





ጥፃ ፡ አንበሳ ፡ ዘአምነገደ ፡ ይሁዳ ።

ቀዳማዊ ፡ ኃይለ ፡ ሥላሴ ፡ ሥዩሙ ፡ እግዚአብሔር ፡  
ንጉሠ ፡ ነገሥት ፡ ዘኢትዮጵያ ።

በመንግሥት ፡ ላይ ፡ በሰው ፡ ላይ ፡ በገንዘብ ፡ ላይ ፡ ስለሚሠራ ፡ ወን  
ጀል ፡ የሌላውንም ፡ ወንጀለኛ ፡ ሁሉ ፡ መቅላት ፡ ከዚህ ፡ ቀጥሎ ፡  
እንደ ፡ ተጻፈው ፡ አድሰን ፡ አቆመናል ።

መ ቅ ድ ም ።

ለ' የሰድብና ፡ የበትር ፡ የእኩል ፡ ጉዳይ ፡ የነፍስ ፡ ገዳይ ፡  
የሌላውን ፡ ወንጀለኛ ፡ ሁሉ ፡ መቅላት ፡ ደምብ ፡ ለማድሰና ፡  
ለማቆም ፡ ያሰብንበት ፡ ምክንያቱ ፡ ዘመንና ፡ ጊዜ ፡ እየተለ  
ዋወጠ ፡ ሲሔድ ፡ የገንዘብና ፡ የሰውም ፡ ኑሮ እየተለዋወጠ ፡  
መሔዱን ፡ ስለተረዳነው ፡ ነው ።

ደ' የካሳውንና ፡ የመቅላውንም ፡ ልኩን ፡ ቀድሞ ፡ የነበረውን ፡  
ደምብ ፡ መሠረት ፡ አድርገን ፡ እንደዘመኑና ፡ እንደ ፡ ጊዜው ፡  
እንደሰዉም ፡ ዕውቀት ፡ ማደግ ፡ እንደኑሮውም ፡ መሻሻል ፡  
መጠን ፡ ገምተን ፡ ነው ።

ገ' ደግሞ ፡ እስከሁን ፡ የነበረው ፡ ለማድ ፡ ወንጀለኛ ፡ የሚቀ  
ጣበት ፡ በዓይን ፡ በሚታይ ፡ ጥፋት ፡ ብቻ ፡ ስለሆነ ፡ የጥ  
ፋቱ ደረጃ ፡ መጠን ፡ ተመዘገባል ፡ ያጥፈው ፡ አላፈነት ፡ ተመ  
ርምሮ ፡ እውነተኛውን ፡ ፍርድ ፡ እንዲያገኝ ፡ የቆመውንም ፡  
ሕግ ፡ በመተላለፍ ፡ በሚሆነው ፡ ጥፋት ፡ የመቅላው ፡ ልኩ  
በደምብ ፡ ስለ አልተወሰነ ፡ እንደ ፡ ሰውነት እዛዝና ፡ ሕግ ፡ ተላልፎ ፡  
ለፍርድ ፡ በቀረበ ፡ ጊዜ ፡ ፈራጆቹ ፡ ትእዛዝና ፡ ሕግ አፍራሽ ፡

መገኘት፣ ብቻ፣ ያውቃሉ፣ እንጂ፣ የወንጀሉን፣ ደረጃና፣ የቅጣቱን፣  
ልክ፣ ስለማወቃቸው፣ የተነሣ፣ ይህንን፣ በላደረገ፣ ይቀጣል፣  
ቅጣቱን፣ ገን፣ መንግሥት፣ ያውቃል፣ እያሉ፣ ሲፈርዱ፣  
ይኖራሉ።

፱፤ አሁን፣ ገን፣ ወንጀሉና፣ ቅጣቱ፣ ተለይቶ፣ ታወቆ፣ ይህንን፣  
የመሰለው፣ ችግር፣ ሁሉ፣ እንዲቀር፣ ሕዝቡም፣ ሕጉ፣ የሚከ  
ለክለውንና፣ የማይከለክለውን፣ ያለ፣ ችግር፣ ለመለየት፣ እንዲችሉ፣  
የአውሮፓንም፣ ሥርዓት፣ እየተማረ፣ ወደ፣ ትልቅ፣ የዕውቀት፣ ደረጃ፣  
እንዲደርስ፣ እስከሁን፣ በገፋ፣ የቋየውን፣ ሥርዓት፣ ሳንለውጥ፣  
የእኛም፣ ፍትሐ፣ ነገሥት፣ መሠረቱ፣ ከአውሮፓ፣ ፍትሐ፣ ነገሥት፣  
ጋራ፣ በብዙ፣ ስፍራ፣ ይገጥማልና፣ ቁጥን፣ እያስማማን፣ በ፲፱፻፳፫፣  
ዓመት፣ ይህንን፣ ደንብ፣ አቁመናል።

፳፤ ይህም፣ የሰድብና፣ የአካል፣ ጉዳይ፣ ከሣ፣ የነፍስ፣ ገዳይና፣  
የሌላውም፣ ወንጀለኛ፣ ሁሉ፣ መቀጫ፣ ደንብ፣ እንዲታደስ፣  
ያደረገንበት፣ ምክንያቱ፣ ሠለስቱ፣ ምላት፣ በፍትሐ፣ ነገሥት፣  
እንደ፣ ዘመኑና፣ እንደ፣ ጊዜው፣ አኳኋን፣ እያያችሁ፣ ሥፋ፣ ብለው፣  
ያዘዙትን፣ የትእዛዛቸውን፣ መሠረት፣ በፍትሐ፣ ነገሥት፣ መቅድም፣  
ጅተኛውን፣ ገጽ፣ ተመልክተን፣ ነው።

፳፩፤ ደግሞም፣ ከአውሮፓውያን፣ ጋራ፣ ከመገናኘት፣ የተነሣ፣ ከልዩ፣  
ልዩ፣ የውጭ፣ አገሮች፣ በሚመጣው፣ ንግድ፣ ምክንያት፣ ገንዘብ፣  
እየበዛ፣ ንግድ፣ እየሰፋ፣ በለሐደ፣ የሥራ፣ ማንበሮችም፣ መቆም፣  
በለጀመሩና፣ ሕዝቦችንም፣ ወደ፣ ሥልጣን፣ መንገድ፣ በመራመዱ፣  
ምክንያት፣ ሕፃ፣ እንዲቆዩለት፣ በለ፣ አስፈለገ፣ ነው።

፳፪፤ በሀገራችንም፣ ልማድ፣ ከሣና፣ መቀጫ፣ እንደ፣ ዘመኑና፣ እንደ፣  
ጊዜው፣ አኳኋን፣ ሲታደስ፣ ይኖራል።

፳፫፤ ዘመን፣ ያመጣቸው፣ እንደ፣ ሕዝቡ፣ ዕውቀት፣ ማደግ፣ ለተሠሩ፣  
ልዩ፣ ልዩ፣ መሣሪያዎችና፣ ዕቃዎች፣ ደንብ፣ እንዲወጣ፣ ለዋጆችም፣  
ካልጠበቁቸው፣ ጥፋት፣ መሆናቸው፣ ነውና፣ መተካቸውም፣ እን  
ዲታወቅ፣ ለወንጀለኛ፣ ሁሉ፣ መቀጫ፣ ደንብ፣ አደረገን።

፳፬፤ በሺ፣ ሺ፣ ዓመተ፣ ምሕረት፣ በኮብት፣ የነበረው፣ ከሣና፣ መቀጫ፣  
በሺ፣ ሺ፣ ዓመተ፣ ምሕረት፣ በጨው፣ ሆነ። ደገሞ፣ በሺ፣ ሺ፣ ዓመተ፣  
ምሕረት፣ በብር፣ ሆነ። ከሺ፣ ሺ፣ ዓመተ፣ ምሕረት፣ ወዲህ፣ ሳን፣  
ሕዝቡ፣ በዕውቀት፣ እያደገ፣ ንግድ፣ እየሰፋ፣ ሥራ፣ እየተወደደ፣

ብር፡ እየረከሰ ፡ በብር፡ የሚገዛው ፡ ጥቅም ፡ እያነሰ ፡ ከመሐዱ ፡  
የተነሣ ፡ ተጉድቶ ፡ ለሚከሰው ፡ የማይጠቅመው ፡ ጉድቶ ፡ ለሚከ  
ሰው ፡ ከሣውና ፡ መቀላላው ፡ የማያስፈራውና ፡ የማይከብደው ፡  
ሰለሆነ ፡ ለሰውም ፡ ኑሮ ፡ የሚሆን ፡ የምግብና ፡ የልብስ ፡ ጥቅም ፡  
ሁሉ ፡ ቀድሞ ፡ በአንድ ፡ ብር ፡ የሚገዛው ፡ ዛሬ ፡ ለከተማው ፡ አቅራቢ  
ቢያ ፡ በሆነው ፡ አገር ፡ እስከ ፡ አምስት ፡ ብር ፡ ከከተማው ፡ በራቀው ፡  
በበላገር ፡ ገን ፡ እስከ ፡ ሦስት ብር ፡ ድረስ ፡ የሚገዛ ፡ ሰለሆነ ፡ የከሣንና ፡  
የመቀላላትም ፡ ደንብ ፡ ማደስ ፡ የሚያስፈልግ ፡ ሆነ ።

፲፫ የወንጀለኛም ፡ መቀላላት ፡ እንደ ፡ ወንጀሉ ፡ ትልቅነትና ፡ ትን  
ሽነት ፡ እየታየ ፡ እንዲፈረድ ፡ ሠይፈት ፡ በተጻፉት ክፍሎች ፡ ወንጀሉና ፡  
መቀላላው ፡ እየተወሰነ ፡ ይገኛል ።

፲፬ ነገር ፡ ገን ፡ በየጊዜው ፡ አዲስ ፡ አዲስ ፡ ነገር ፡ መምጣት ፡  
ልማድ ፡ ነውና ፡ በዚህ ፡ ደንብ ፡ ውረጥ ፡ ያልተጻፈ ፡ አዲስ ነገር ፡  
ሲገኝ ፡ ለጊዜው ፡ በነጋገሩ ፡ የሚመሰሰለው ፡ በዚህ ፡ አካሄድ ፡ ይወ  
ሰን ። በነጋገሩ ፡ ሳይመሰል በትርጓሜና ፡ በምሥጢር ፡ የሚመሰሰለው ፡  
ገን ፡ በጻፍ ፡ ሰውቀት ፡ ምርመራ ፡ እየተወሰነ ፡ ይሠራበት ።

፲፭ በነገርና ፡ በትርጓሜ ፡ የማይመሰሰል ፡ ፈጽሞ ፡ አዲስ ነገር ፡ የሆነ  
እንደ ፡ ሆነ ፡ ጻን ፡ ከትልቁ ፡ ችሎት ፡ ደርሶ ፡ ነገር ፡ ይቋረጣል ።

፲፮ ይህንንም ፡ ማድረግችንና ፡ ደንቡን ፡ ማቆማችን ፡ በመሰልና ፡  
በልማድ ፡ ከመቆረድ ፡ በቆመው ፡ የደንብ ፡ መሠረት ፡ ለአሥራት ፡  
ዘመንና ፡ ለመቀላላው ፡ ገንዘብ ፡ የተወሰነውን ፡ ጻፍው ፡ እነዚህን ፡  
በማመዛዘን ፡ እንዲፈረድ ፡ ነው ።

፲፱ አሁን ፡ ዛሬ ፡ ከለው ፡ ሕዝብ ፡ አውቆ ፡ ከሚያጠፋው ፡ ሳያውቅ ፡  
የሚያጠፋው ፡ ሰው ፡ ይበዛልና ፡ ሳያውቅ ፡ በሚያጠፋው ፡ ሰው ፡ ላይ ፡  
በዙ ፡ ቅጣት ፡ ማድረግ ፡ አእምሮውን ፡ አለመገመት ፡ እንዳይሆን ፡  
ደግሞ ፡ እንዲሁ ፡ ሰው ፡ በፈቃዱ ፡ የሚሠራውን ፡ ሌላው ፡ ሰው ፡ አለ ፡  
ፈቃዱ ፡ ከሚሠራው ፡ ጥፋት ፡ ጋራ ፡ ያለፈቃዱም ፡ በሚሠራው ፡  
ሥራ ፡ ውሥጥ ፡ በልታሰበ ፡ በድንገተኛ ፡ አደጋና ፡ በዝንጋት ፡ የሚ  
ደረገውን ፡ ጥፋት ፡ ለመለየት ፡ ብለን ፡ ነው ።

፲፳ ጌታችንም ፡ በወንጌል ፡ ብዙ ፡ የሚያውቅ ፡ በብዙ ፡ ይቀጣል ፡  
ጥቂት ፡ የሚያውቅ ፡ ገን ፡ በጥቂቱ ፡ ይቀጣል ፡ ብሏል ፡ ሉቃ ፡ ፲፪ ፡ ፵፮ ፡

፲፳፯ ሠለስቱ ፡ ምላትም ፡ እንደ ፡ አእምሮው ፡ መጠን ፡ እንዲሁ ፡ እንደ ፡  
ጥፋቱ ፡ መጠን ፡ ሰውን ፡ መቅጣት ፡ እንዳይገባ ፡ አውቀው ፡ በጌታችንና ፡

በሰከር ፣ በዕብድና ፣ በዝንጉ ፣ ከሚፈረደው ፣ ፍርድ ፣ አእግር ፣ በለው ፣ በተልቅ ፣ ሰው ፣ ላይ ፣ የሚፈረደውን ፣ ፍርድ ፣ ለይተውታል ፣ ይህም ፣ ደምብ ፣ ከፍትሐ ፣ ነገሥት ፣ ጋራ ፣ እንዲሰማማ ፣ ነው ። ፍታሐ ፣ ነገ ፣ ግደተኛውን ፣ አንቀጽ ረጀር ፣ ገጽ ፣ ተመልከት ።

፲፯፤ የሰድብ ፣ ካሣ ፣ የሚቁረጠው ፣ እንደተሰዳቢው ፣ ማዕርገና ፣ እንደሰድቡ ፣ ትልቅነት ፣ አየታየ ፣ ነው ፣ እንጂ ፣ የተራው ፣ ሰው ፣ እንደባለ ፣ ማዕርገ ፣ ሰው ፣ ትንሹ ፣ ሰድብ ፣ እንደትልቁ ፣ ሰድብ ፣ ካሣ ፣ አይቁረጥም ። ስለዚህ ፣ የተሰዳቢዎቹ ፣ ማዕርገ ፣ የሰድቡም ፣ ዓይነት ፣ ወደፊት ፣ ይገኛልና ፣ መመልከት ፣ ነው ።

፲፰፤ ስለ ፣ ሰድብና ፣ በለበትር ፣ ስለ ፣ አካል ፣ ጉዳይ ፣ ለተሰዳዩ ፣ የሚከሰውና ፣ ስለመቀላ ፣ ለዳኝነት ፣ የሚከፍለው ፣ ገንዘብ ፣ የሌለው ፣ ድኃ ፣ የሆነ ፣ እንደሆነ ፣ ዳኛው ፣ ለመጠባበቂያ ፣ ከሚያስቀምጠው ፣ ከመቀላው ፣ ገንዘብ ለተሰዳዩ ፣ ከፍሎ ፣ በደለኛውን ፣ አሥር ፣ ሥራ ፣ እያሠራ ፣ ካላውንና ፣ መቀላውን ፣ ያስከፍል ። ለመጠባበቂያ ፣ የተቀመጠ ፣ የመቀላ ፣ ገንዘብ ፣ ከሌለ ፣ ግን ፣ መንግሥት ፣ መክፈል ፣ የለበትም ።

፲፱፤ ለተሰዳዩ ፣ ካሣ ፣ ወይም ፣ ለዳኝነት ፣ የሚከፍለው ፣ ገንዘብ ፣ አጥቶ ፣ ድኃው ፣ በዳኛ ፣ እጅ ፣ በታሠረ ፣ ጊዜ ፣ በቀን ፣ የሚሠራውና ፣ የሚያገኘው ፣ ገንዘብ ፣ አየታሰበ ፣ ታሥር ፣ እየሠራ ፣ ሲቀጣ ፣ የአሥራቱ ፣ ቀን ፣ በገንዘብ ፣ ታሰቦ ፣ ከሚከፍለው ፣ ገንዘብ ፣ ይጉድልለታል ።

፳፤ የተሾመም ፣ እንደከብረቱ ፣ አዋቂም ፣ እንደሰውቀቱ ፣ እንዲቀጣ ፣ እንጂ ፣ እንደተራው ፣ እንዳላዋቂ ፣ ሰው ፣ ካሣ ፣ ብቻ ፣ ካሦ ፣ በውቀቱና ፣ በድፍረቱ ፣ በሥራው ፣ ወንጀል ፣ ሰይቀጣ ፣ እንዳይቀር ፣ አሱንም ፣ አጥጋቦ ፣ ከመበደል ፣ ካደረሰው ፣ ሀብት ፣ ላይ ፣ የሚከሰው ፣ ገንዘብ ፣ የሌለው ፣ ድኃና ፣ ለትምህርት ፣ ቤት ፣ እንዲሆን ፣ ከካላው ፣ በላይ ፣ እንደማዕርጉ ፣ ዓይነትና ፣ እንደሰውቀቱ ፣ መጠን ፣ የሚጨመርበት ፣ መቀላ ፣ ወደፊት ፣ ተጽኖ ፣ ይገኛልና ፣ መመልከት ፣ ነው ።

፳፩፤ በመንግሥት ፣ መሥሪ ፣ ቤቶች ፣ በመንግሥት ፣ ፈቃድ ፣ የወጡ ፣ አዋጆች ፣ ዐንተው ፣ እንደአዋጁ ፣ ቃል ፣ ይሠራበቸው ።

፳፪፤ በግናቸውም ፣ የወንጀል ፣ ሥራ ፣ የገንዘብ ፣ ጉዳት ፣ እንዳለ ፣ የገንዘቡን ነገር ፣ ለብቻው ፣ እያነጣጠሩ ፣ ማስከፈል ፣ ነው ።

የወንጀለኛ፣ መቅጫ፣ ደንብ ።

አንደኛ፣ አንቀጽ ።

የወንጀለኞች፣ መቅጫ፣ ቀጥርና፣ ደንብ ።

ሶደኛ ፣ ምዕራፍ ።

ደተኛ ፣ ምዕራፍ ።

ቦተኛ ፣ ምዕራፍ ።

ጦተኛ ፣ ምዕራፍ ።

ጵተኛ ፣ ምዕራፍ ።

ጸተኛ ፣ ምዕራፍ ።

ጸተኛ ፣ ምዕራፍ ።

ጸተኛ ፣ ምዕራፍ ።

ዘነኛ ፣ ምዕራፍ ።

ጸተኛ ፣ ምዕራፍ ።

የወንጀለኞች ፣ መቅጫ ቀጥር ።

መቅጫ ፣ የሚገዙ ድልበት ፣ ደንብ ።

ቅጣት ፣ ስለሚቀላበት ፣ ደንብ ።

በመቅጫ ፣ ስለሚደወሰዱ ፣ ዕቃዎች ፣ ደንብ ።

ስለጠብቀው ፣ ወንጀለኞች ፣ ቅጣት ፣ ደንብ ።

ስለጠብቀው ፣ ስለጠብቀው ፣ የወንጀል ሥራ ፣ ደንብ ።

በጎደ ፣ ሰው ፣ ላይ ፣ ስለሚሠራ ፣ ጠብቀው ፣ ወን

ጀል ፣ የግፍ ፣ ድርብ ፣ ደምብ ።

ቅጣት ፣ ስለሚያስቀጡ ፣ ወንጀሎች ፣ ደንብ ።

ቅጣትና ፣ ከስ ፣ የሚቀርበት ፣ ደንብ ።

ወንጀል ፣ ስለሚሠራ በሞት ፣ መሣሪያዎች ፣ ቀጥር ።

የእስከ ፣ ትርጓሜ ።

መጀመሪያ ፡ ምዕራፍ ።  
የወንጀለኛ ፡ መቅጫ ፡ ቀጥሮ ።

አሁን ፡ ለጊዜው ፡ የተወሰኑት ፡ የወንጀለኛ ፡ መቅጫዎች ፡  
ሰባት ናቸው ።

- ፩ ደኛ፡ከፍል፡ የሞት ፡ ፍርድ ።
- ፪ተኛ፡ከፍል፡ የግርፋት ፡ ፍርድ ።
- ፫ተኛ፡ከፍል፡ የእሥራት ፡ ፍርድ ።
- ፬ተኛ፡ከፍል፡ የመቀጫ ፡ ገንዘብ ፡ ፍርድ ።
- ፭ተኛ፡ከፍል፡ ከሀገር ፡ የመሰደድ ፡ ፍርድ ።
- ፮ተኛ፡ከፍል፡ የመወረስ ፡ ፍርድ ።
- ፯ኛ፡ፍዘል፡ የእጅ ፡ ጠብቅ ፡ ሞት ፡ መስጠት ፡ ፍርድ ።

ትርጉም ።

- ሐ) የሞት ፡ ፍርድ ፡ ማለት ፡ በነፍስ ፡ ሳይቆይም ፡ በሆን ፡ በሌላ ወንጀልም ፡ በሆን ፡ ይሙት ፡ በቃ ፡ ከተፈረደበት ፡ በኋላ ፡ ለዚህ ፡ በተዘጋጀው ፡ ስፍራፍ ፡ በተዘጋጀው ፡ መሣሪያ ፡ የሞት ፡ ቀጣት ፡ መቀጣት ፡ ነው ። ይህም ፡ የሞት ፡ ፍርድ ፡ በንጉሥ ፡ ችሎት ፡ ካልሆነ ፡ በቀር ፡ በሌላ ችሎት ፡ አይፈረድም ።
- ለ) የግርፋት ፡ ፍርድ ፡ ማለት ፡ እንዲገረፍ ፡ ከተፈረደበት ፡ በኋላ ፡ የግርፋቱ ፡ ልክ ፡ እንደደምቡ ፡ ከተወሰነው ፡ ሳያልፍ ፡ ተገራፈው ፡ በግርፋቱ ፡ ለሞት ፡ እንዳይደርስ ፡ በጥንቃቄ ፡ የሚሆን ፡ ቀጣት ፡ ማለት ፡ ነው ።
- ሐ) የግርፋት ፡ ፍርድ ፡ በሌሎችም ፡ በእንዳንድ ፡ መንግሥቶች ፡ እስከ ሁን ፡ ሲደረግ ፡ ይኖራል ። በሀገራችንም ፡ ወደፊት ፡ የግርፋት ፡ ፍርድ ፡ እንዲቀር ፡ ምንም ፡ እንኳን ፡ ፈጻሚዎችን ፡ በሆን ፡ አሁን ፡ ለጊዜው ፡ ለሞት ፡ ፍርድ ፡ የማያደርስ ፡ እንዳንድ ፡ ትልልቅ ፡ ወንጀል ፡ የሚሠሩ ፡ ሰዎች ፡ በግርፋት ፡ ፍርድ ፡ እንዲቀጡ ፡ እስከሁን ፡ የነበረውን ፡ የግርፋት ፡ ፍርድ ፡ አፅንተን ፡ አቋይተንዋል ።
- ለ) ደግሞ ፡ ዳኛው ፡ የወንጀሉን ፡ ትልቅነትና ፡ ትንሽነት ፡ ከመረመሪያ ፡ ከተረዳው ፡ በኋላ ፡ ነገሩን ፡ ለማቅለል ፡ የሚገባ ፡ መስሎ ፡ የታየው ፡



ኋላ ፣ ወንጀልኛው ፣ እንዲኖርበት ፣ ከተወሰነበት ፣ አገር ፣ ላይወጣ ፣ መኖር ፣ ነው ። ወይም ፣ በአገሌ ፣ በአገሌ ፣ አገር ፣ አትድረስ ፣ በተባለበት አገሮች ፣ ላይደርስ ፣ መኖር ፣ ነው ። ቢሆንም ፣ በሰደት ፣ የሚኖርበት ፣ ዘመን ፣ እንደ፣ ወንጀሉ ፣ ትልቅነት ፣ በፍርድ ፣ ውሥጥ ፣ እየታየ ፣ ይወሰናል ። ይህም ፣ ያገር ፣ ሰደት ፣ ፍርድ ፣ በንጉሡ ፣ ችሎት ፣ ካልሆነ ፣ በቀር ፣ በሌላ ፣ ችሎት ፣ አይፈረድም ።

ሀ) የመወረስ ፣ ፍርድ ፣ ማለት ፣ ንጉሡ ፣ ወይም ፣ ማንም ፣ ሰው ፣ ርስቱ ፣ እንዳይወረስ ፣ ዝሎ ፣ በአዋጅ ፣ ስንታወቀው ፣ በቀር ፣ ዳኛው ፣ እንደደምቡ ፣ ይወረሱ ፣ ብሎ ፣ የሚፈርደው ፣ ፍርድ ፣ ነው ። የሚወረሱትም ፣ ዕቃዎች ፣ ከዚህ ፣ ቀጥለው ፣ የተጻፉት ፣ ናቸው ። ልዩነት ፣ ነፍስ ፣ ሲገድሉና ፣ ሲሰርቁ ፣ ወይም ፣ ሌላ ፣ ወንጀል ፣ ሲወጡ ፣ በእጁ ፣ የተገኙት ፣ መሣሪያዎች ። የተኛ ፣ በማይገባ ፣ በግፍ ፣ በስርቆት ፣ የተሰበሰቡ ፣ ዕቃዎችና ፣ መሣሪያዎች ።

ለ) የተኛ ፣ መንግሥት ፣ ዘሌላው ፣ ሰው ፣ እጅ ፣ እንዳይገኙ ፣ የከለከላቸው ፣ ዕቃዎች ፣ እነዚህም ፣ መሣሪያዎችና ፣ ዕቃዎች ፣ የዋናው ፣ ወንጀልኛ ፣ በይሆኑ ፣ የረዳቶችም ፣ እንኳ ፣ ወይም ፣ የተውሶ ፣ በሆኑ ሊወረሱ ፣ ይገባል ። ነገር ፣ ግን ፣ መሣሪው ፣ የተሰረቀ ፣ እንደሆነ ፣ የተሰረቀበት ፣ ሰው ፣ ቀርቦ ፣ ሲናገር ፣ መሰረቅ ፣ ተመርምሮ ፣ ይመለስለታል ።

ለ) የእጅ ፣ ጠብቆ ፣ ዋስ ፣ ፍርድ ፣ ማለት ፣ አንድ ፣ ሰው ፣ በሌላው ፣ ሰው ፣ የዛተበት ፣ እንደሆነ ፣ የተዛተበትም ፣ ሰው ፣ ለዳኛ ፣ እቤት ፣ ያለ ፣ እንደሆነ ፣ ወይም ፣ አንድ ፣ ሰው ፣ በሕዝብ ፣ ላይ ፣ ሁከት ፣ የሚያስነሣ ፣ መሆኑን ፣ ዳኛው ፣ የጠረጠረ ፣ እንደሆነ ፣ ለዚህም ፣ አውነተኛ ፣ ምክንያት ፣ ያገኘ ፣ እንደሆነ ፣ የእጅ ፣ ጠብቆ ፣ ዋስ ፣ እንዲጠራ ፣ ማለገደድ ፣ ነው ። ለእጁም ፣ ዋስ ፣ የሆነው ፣ ሰው ፣ ደግሞ ፣ ከሆነ ፣ በኋላ ፣ አላፈነት ፣ የለበትም ። ነገር ፣ ግን ፣ ወንጀልኛው ፣ ደግሞ ፣ ካለፈው ፣ በኋላ ፣ መጠርጠፍ ፣ የማይቀር ፣ የሆነ ፣ እንደሆነ ዳኛው ፣ ሌላ ፣ የእጅ ፣ ጠብቆ ፣ ዋስ ፣ ሊያስጠራው ፣ ይችላል ። ደግሞ ፣ በዛቻ ፣ የተከሰሰውና ፣ ሁከት ፣ በማንሣት ፣ የተጠረጠረው ፣ ሰው ፣ የእጅ ፣ ጠብቆ ፣ ዋስ ፣ ለመስጠት ፣ ያልቻለ ፣ እንደሆነ ፣ የአሥራቱ ፣ ጊዜ ፣ ከጊዜው

ሳያልፍ ፣ የእጅ ፣ ጠብቅ ፣ ዋስ ፣ እስተያገኝ ፣ ድረስ ፣ ታሥር ፣ አንዲቁይ ፣  
ለማድረግ ፣ ለዳኛው ፣ ደቻለዋል ። ነገር ፣ ገን ፣ የተጠረጠረበት ፣  
ነገር ፣ እውነት ፣ ሁኖ ፣ የአሥራት ፣ ፍርድ ፣ የተፈረደበት ፣ እንደ ፣  
ሆነ ፣ ታሥር ፣ የቁየበት ፣ ጸቱ ፣ ወር ፣ ታስቦ ፣ ከአሥራቱ ፣ ጊዜ ፣  
ይቀንስለታል ። ያህም ፣ የእጅ ፣ ጠብቅ ፣ ዋስ ፣ የመጥራት ፣ ደምብ ፣  
ያለ ፣ ሥራ ፣ በዙረትና ፣ በድንኳት ፣ በሚኖሩ ፣ ለምኝ ፣ ላይ ፣ ሊፈ  
ጸምባቸው ፣ ይገባል ።

የተኛ ፣ ምዕራፍ ።

መቀጫ ፣ የሚገኙት ፣ ደምብ ።

- ፲፱፣ የመንግሥቱን ፣ ሥርዓት ፣ ተምሮና ፣ አውቆ ፣ ሕጉንም ፣ እንብ  
ቦ ፣ ወይም ፣ አዋጁን ፣ በጆሮው ፣ ለምቶ ፣ የሚበድል ፣ ሰው ፣ የአዋ  
ቂ ፣ በዳይ ፣ ነውና ፣ መቀጫውን ፣ በሙሉ ፣ ይከፍላል ።
- ፲፳፣ የመንግሥቱን ፣ ሥርዓት ፣ በዳይኑ ፣ አያየ ፣ በጆሮው ፣ አየሰማ ፣  
በአደባባይ ፣ መኖሩ ፣ ሳይቀር ፣ ሕጉን ጠብቆና ፣ እስተውሎ ፣ ለመኖ  
ር ፣ ለማይችል ፣ ዝንጉ ፣ ወይም ፣ የዋህ ፣ ለሆነ ፣ ሰው ፣ ከመቀጫው ፣ ከዓ  
ሥሩ ፣ አንዱ ፣ ይገድልለታል ።
- ፲፳፱፣ የመንግሥቱን ፣ ሕግና ፣ ሥርዓት ፣ በጆሮው ፣ ብቻ ፣ አየሰማ ፣ ያ  
ሠራሩንና ፣ ያፈጸጸውን ፣ ነገር ፣ በዳይኑ ፣ ላላየ ፣ በከተማም ፣ ለማይ  
ኖር ፣ በላገር ፣ ከዓሥሩ ፣ ሁለቱ ፣ ይገድልለታል ።
- ፲፴፣ የዓለሙ ፣ ደምብና ፣ ወሬ ፣ ለራቀው ፣ በገዳም ፣ ለሚኖር ፣ መን  
ኮሴና ፣ መናኒ ፣ ከዓሥሩ ፣ ሦስት ፣ ይገድልለታል ።
- ፲፴፩፣ ከድንኳቱ ፣ የተነሣ ፣ በኑሮው ፣ ልዩነት ፣ የመንግሥት ፣ ሕግና ፣  
ሥርዓት ፣ ለማወቅ ፣ በአደባባይና ፣ በችሎት ፣ ተቀምጦ ፣ ለመስማት ፣  
ለማይችል ፣ ድኃ ፣ ከዓሥሩ ፣ አራቱ ፣ ይገድልለታል ።
- ፲፴፪፣ የመንግሥቱን ፣ ሕግና ፣ ሥርዓት ፣ ላልሰማ ፣ ከውጭ ፣ አገር ፣  
ለመጣ ፣ አንጻዳ ፣ (እስከ ፣ ጊወር ፣ ) ከዓሥሩ ፣ አምስቱ ፣ ይገድል  
ለታል ።
- ፲፴፫፣ ሕግና ፣ ሥርዓት ፣ ላልተግረኝ ፣ ወደ ፣ አደባባይም ፣ ለማት  
ወጣ ፣ ሴት ፣ ከዓሥሩ ፣ ስድስቱ ፣ ይገድልለታል ።
- ፲፴፬፣ በዳይ ፣ ወይም ፣ በሌላ ፣ ምክንያት ፣ አለፍሮው ፣ ትኩክል ፣

የወንጀለኞች ፡ መቀጫ ፡ ቀጥርና - ደንብ ።

ከሌመሆኑ ፡ የተነሣ ፡ የመንግሥትን ፡ ሕግና ፡ ደንብ ፡ ጠንቅቆ ፡ ለማወቅ ፡ ለማይችል ፡ ከዳሥሩ ፡ ለበቱ ፡ ይጎድልለታል ።

፳፫፡ የመንግሥቱ ፡ ሕግና ፡ ደንብ ፡ የተሠራበትን ፡ ያማርኛ ፡ ቋንቋ ፡ ለማያውቅ ፡ በሌገሩ ፡ ቋንቋ ፡ ለሚናገር ፡ በላገር ፡ ከሥሩ ፡ ሰምንቱ ፡ ይጎድልለታል ። ይኸውም ፡ የሚሆነው ፡ ደንቡ ፡ ከቆመ ፡ ጀምሮ ፡ እስከ ፡ ሆኖ መጣ ፡ ነው ፡ እንጂ ፡ ከሆኖ መጣ ፡ በኋላ ፡ ቀጣቱ ፡ እንደ ደንቡ ፡ ይቋረጣል ።

፳፩፡ ሰድሚው ፡ ከህግ ፡ ዓመት ፡ እስከ ፡ ፲፪ ፡ ዓመት ፡ ለሆነ ፡ ከዳሥሩ ፡ ዘጠኙ ፡ ይጎድልለታል ።

፫ኛ ፡ ምዕራፍ ።

ቀጣት ፡ በሌሚቀልበት ።

፳፮፡ አለምግዥ ፡ ትክክል ፡ ያልሆነ ፡ እንደሆነ ፡ ቀጣቱ ፡ ይቀልልታል ፡ እመሱና ፡ ጠባዩ ፡ መልካም ፡ ሁኔታ ፡ ሲኖር ፡ ጥፋቱ ፡ በድንገት ፡ አንድ ፡ ቀን ፡ ብቻ ፡ የሆነ ፡ እንደሆነ ፡ ይቀልልታል ።

፳፯፡ ጥፋቱን ፡ አውቆ ፡ አስቀድሞ ፡ በፈቃዱ ፡ አጥፍቻለሁ ፡ ብሎ ፡ የተናገረ ፡ እንደሆነ ፡ ይቀልልታል ።

፳፰፡ የወንጀል ፡ ሥራ ፡ ወርቶ ፡ ሳይገለጥበት ፡ በፈቃዱ ፡ እጁን ፡ ሰጥቶ ፡ የሥራ ቱን ማገር ፡ መነጋገር ፡ የጀመረ ፡ እንደሆነ ፡ ይቀልልታል ።

፬ኛ ፡ ምዕራፍ ።

በመቀጫ ፡ በለ ፡ ማደወሰዱ ፡ ዕቃዎች ፡ ደንብ ።

፳፱፡ የመቀጫ ፡ ገንዘብ ፡ የሚከፍል ፡ ሰው ፡ የመሥሪያው ፡ ዕቃ ፡ ሐደበት ፡ በኑሮው ፡ እንዳይገዳ ፡ የመሥሪያው ፡ ዕቃ ፡ እንዳይሐደበት ፡ ተወስኑዋል ።

፳፺፡ ለእርሱና ፡ ለቤተ ፡ ሰዎቹ ፡ ለሕይወታቸው ፡ የሚበቃ ፡ ትርፍ ፡ ገንዘብ ፡ የሌለው ፡ በዕለት ፡ ሥራው ፡ ብቻ ፡ የዕለት ፡ ምግብና ፡ ልብስ ፡ እያገኘ ፡ የሚኖር ፡ ሰው ፡ መቀጫ ፡ እንዲከፍል ፡ የተፈረደበት ፡ እንደሆነ ፡ በደንብ ፡ እንደ ፡ ተወሰነው ፡ በእሥራት ፡ ይቀጣል ።

እንጂ ፣ የመሥሪያው ፣ ዕቃና ፣ የዕለት ፣ ምግብ ፣ ያመት ፣ ልብሱ ፣ በመቀጫ ፣ አይወሰድበትም ።

አጃ፡ መስፍን ፣ ወይም ፣ መኩንን ፣ ሚኒስትር ፣ ወይም ፣ ዳኛ ፣ የጠቃ ደር ፣ አለቃ ፣ ወይም ፣ የባላገር ፣ አዛዥ ፣ ምስለኔ ፣ ማዕርግና ፣ ክብር ፣ ብቻ ፣ ይዘው ፣ ገንዘብ ፣ የሌላቸው ፣ እንደሆነ ፣ መቀጫ ፣ እንዲከፍሉ ፣ በተፈረደባቸው ፣ ጊዜ ፣ በቤታቸውም ፣ የሚገኘው ፣ ገንዘባቸው ፣ እየታየ ፣ እንደ ፣ ገንዘባቸው ፣ መጠን ፣ የዳኛ ፣ እነ ምር ፣ እየመዘነ ፣ ይክፈሉ ። የማይበቃም ፣ በሆን ፣ ከደመወዛቸው ፣ ወይም ፣ ከማደሪያቸው ፣ ላይ ፣ የባላይ ፣ ጅም ፣ እያነሣ ፣ እስከ ፣ ልኩ ፣ ድረስ ፣ ይክፈላቸው ፣ እንጂ ፣ የማዕርግ ፣ ልብሳቸውና ፣ ለየራሳቸው ፣ የሚሆን ፣ የመሥሪያ ፣ ዕቃቸው ፣ በመቀጫ ፣ አይ ወሰድባቸውም ።

አጅ፡ በእርሻ ፣ ብቻ ፣ የሚኖር ፣ ገበሬ ፣ ጥንድ ፣ በሬ ፣ ከነዕቃውና ፣ ላም ፣ ከነጥጃዋ ፣ በመቀጫ ፣ አይወሰድበትም ።

አፀ፡ በንግድ ፣ ብቻ ፣ የሚኖር ፣ ነጋዴ ፣ አንድ ፣ አጋሰስ ፣ ከነመጫኛው ፣ አንድ ፣ በቅሎ ፣ ከነኩርቻው ፣ አንድ ፣ ድንኳን ፣ በመቀጫ ፣ አይወሰድበትም ።

ጸ፡ በዘመቻ ፣ ወይም ፣ በሌላ ፣ በቃዘዘበት ፣ ስፍራ ፣ የሚኖር ፣ ጠቃ ደር ፣ አንድ ፣ አጋሰስ ፣ ከነመጫኛው ፣ አንድ ፣ በቅሎ ፣ ከነኩር ቻው ፣ አንድ ፣ ድንኳን ፣ አይወሰድበትም ።

ጸሐ፡ ካህን ፣ የሆነ ፣ እንደሆነ ፣ ከያይነቱ ፣ አንድ ፣ አንድ ፣ መጽሐፍና ፣ በቤተ ፣ ክርስቲያን ፣ የግገልገያው ፣ ዕቃ ፣ በመቀጫ ፣ አይሒድ በትም ።

ጸለ፡ ጸሐፊ ፣ የሆነ ፣ እንደሆነ ፣ የመጻፊያው ፣ ዕቃ ፣ በመቀጫ ፣ አይ ወሰድበትም ።

ጸረ፡ ነገር ፣ ገን ፣ የእጅ ፣ ሥራ ፣ እየሠራ ፣ የሚኖር ፣ ማናቸውም ፣ ሰው ፣ ሁሉ ፣ የመሥሪያ ፣ ዕቃው ፣ ዕጥፍ ፣ ወይም ፣ ከዕጥፍ ፣ የተረፈ ፣ እንደ ሆነ ፣ ዳኛው ፣ እያየና ፣ እያመዘነ ፣ ዕጥፍ ፣ ወይም ፣ ትርፍ ፣ በመ ቀጫ ፣ ይወሰድበታል ። ከዚህም ፣ እንደ ፣ ተወሰነው ፣ የመሥሪያ ፣ ዕቃው ፣ አይወሰድበትም ፣ ስለተባለ ፣ በመቀጫ ፣ ብቻ ፣ ነው ፣ እንጂ ፣ በአካል ፣ ጉዳይ ፣ በነፍስ ፣ ዋጋ ፣ በሌላም ፣ በብድር ፣ ዕዳ ፣ የሆነ ፣ እንደሆነ ፣ መወሰዱ ፣ አይቀርም ። ደግሞ ፣ የተበደለው ፣ ሰው ፣

በመሥሪያሀ : አየሠራሀ : ከምታገኘው : ገንዘብ : ስጠኝ : እንጂ : የመሥሪያ : ዕቃህን : አልመስደብህም : ቢለውና : ሁለቱ : በስማሙ : እንደተሰማሙት : ይሆንላቸዋል ።

ጣፀ፣ ደግሞ : ገንዘብ : የሌለው : ታሥር ይቀጣል : እንጂ : የመሥሪያ : ዕቃው : በመቀላጫ : አይሁደበትም : ስለተባለ : እርሱ : በፈቃዱ : ደምብም : ቢከለከልልኝ : ከመታሠር : ይልቅ : የመሥሪያ : ዕቃዬ : ቢወሰድልኝ : ይሻለኛል : ብሎ : የተናገረ : እንደሆነ : የመሥሪያ : ዕቃው : አየተገመተ : ለዕዳው : ይገባለታል ።

ጅተኛ : ምዕራፍ ።

ስለብዙ ወንጀለኞች ቅጣት ደምብ

ጣፈ፣ ብዙ : ሰዎች : ሁነው : ስለሚሠሩት : ስለአንድ : ወንጀል : ደምብ ሁለት : ወይም : ከዚህ የሚበዙ ሰዎች : በንድነት : ሁነው : እንደዚህ ወንጀል : የሠሩ : እንደሆነ : ሁሉም : ለብቻው : እንደሠሩ : እንደ : እንደ : ዋና : ወንጀለኛ : ተቋጥረው : ለዚህ : ወንጀል : በተወሰነው : ቅጣት : ይቀጣሉ : ፍትሁን ገ ።

ጣፇ፣ በአንድነት : ሁነው : እንደዚህ ወንጀል : የሠሩ : ማለት : ከዚህ : ቀጥሎ : እንደተጻፈው : ነው ።

ጣፈ፣ ስደት = ይህንን : ወንጀል : እንደ ትሠራ : ገንዘብ : እንሰጥሁለን : ማለት : ናቸው ።

ጣፈ፣ ጅተኛ = ይህንን : ወንጀል : ያልሠራህ : እንደሆነ : እንተን : እናጠፋለን : ብለው : በኃይል : በዛቻ : አስፈራርተው : የሚያደፋፋ ፍፍ : የሚያነቃቁ : ናቸው : ፍትሁን ገ ።

ጣፈ፣ ጅተኛ = ወንጀሉን : ለመሥራት : በአንድነት : ጠር : የወረወሩ : ጎራዲ : የመዘዙ : ጠመንጃ : የተኩሱ : ናቸው ።

ጣፈ፣ ጅተኛ = ወንጀሉ : የሚደረግበትን : ምክንያት : የሰጡ : ናቸው ።

ጣፈ፣ ጅተኛ = የወንጀሉን : አደራረግ : ያመለከቱ : ወይም : ወንጀሉ : ይደረግ : ዘንድ : ወረዳ : ሌላም : መሣሪያ : ያቀበሉ : ናቸው ።

ጸኛ ፣ ምዕራፍ ።

ስለጠብ ፣ ወንጀሎች ፣ ቅጣት ፣ ደምብ ።

ግደ፣ አንድ ፣ ሰው ፣ ጠብ ፣ ዓይነት ፣ ወንጀሎች ፣ ሠርቶ ፣ በሠራቸው ፣ ወንጀሎች ፣ ሁሉ ፣ ባንድ ፣ ጊዜ ፣ የተከሰሰባቸው ፣ እንደሆነ ፣ በያንዳንዱ ፣ ወንጀሎች ፣ እንደ ደምብ ፣ ይነጋገራል ፣ ስለሆነ ፣ ግን ፣ ከነዚህ ፣ ከተከሰሰባቸው ፣ ወንጀሎች ፣ ለትልቁ ፣ ወንጀል ፣ በተወሰነው ፣ ደምብ ፣ ይቀጣል ፣ እንጂ ፣ በሁሉም ፣ ለየብቻው ፣ አይቀጣም ፣ የገንዘብ ፣ አላፈነት ፣ እንዳለ ፣ ግን ፣ ለሁሉም ፣ አላፈ ፣ ይሆናል ። የትንንሽ ፣ ደምብ ፣ ተላላፊዎች ፣ ቅጣት ፣ ግን ፣ በየወንጀሉ ፣ ተደምር ፣ ይቀጣል ፣ ስለሆነ ፣ የቅጣቱ ፣ ዘመን ፣ ከደግመት ፣ አያልፍም ።

፯ተኛ ፣ ምዕራፍ ።

የግፍ ፣ ድርብ ፣ መቀጫ ፣ ደምብ ።

ግደ፣ የግፍ ፣ ድርብ ፣ ግለት ፣ እንዲ ፣ ሰው ፣ በሌላው ፣ በሕዳ ፣ ሰው ፣ ላይ ፣ ባንድ ፣ ጊዜ ፣ ወይም ፣ በጠብ ፣ ጊዜ ፣ በሰውነቱ ፣ ወይም ፣ በገንዘቡ ፣ ላይ ፣ ሁለት ፣ ወይም ፣ ከዚህ ፣ የበለጠ ፣ ጠብ ፣ ትልልቆች ፣ ወንጀሎች ፣ የግሠራ ፣ ነው ።

ግደ፣ አንድ ፣ ሰው ፣ በሌላው ፣ ሰው ፣ ላይ ፣ ሁለት ፣ ወይም ፣ ከዚህ ፣ የበለጠ ፣ የወንጀል ፣ ሥራ ፣ የሠራበት ፣ እንደሆነ ፣ ስለሠራው ፣ ወንጀል ፣ በዚህ ፣ ደምብ ፣ ውሥጥ ፣ ከተጻፈው ፣ መቀጫ ፣ በላይ ፣ የገፈኝነቱን ፣ ቀጥሎ ፣ የተጻፈውን መቀጫ ፣ ይከፍላል ።

- ስኛ ፣ ክፍል ፣ ግፈኛ =
- ቁኛ ፣ ክፍል ፣ ዓመፀኛ =
- ርኛ ፣ ክፍል ፣ እብሪተኛ =
- ፀኛ ፣ ክፍል ፣ ምቀኛ =
- ሪኛ ፣ ክፍል ፣ ተንኩለኛ =
- ጌኛ ፣ ክፍል ፣ ቁመኛ =
- ጊኛ ፣ ክፍል ፣ ጥጋዘኛ =
- ጅኛ ፣ ክፍል ፣ ጠበኛ =
- ዘኛ ፣ ክፍል ፣ ሰበበኛ =
- ደኛ ፣ ክፍል ፣ አጥቂ =

ትርጉም

- ፵፩ ፣ ግፈኛ ፣ ማለት ፣ በአርድ ፣ እንደ ፣ ተደረገው ፣ ሚስቱን ፣ ቀምቶ ፣ ሌላውን ፣ ሰው ፣ የሚበድል ፣ ነው ።
- ፵፪ ፣ ዓመፀኛ ፣ ማለት ፣ ጸኛ ፣ ወይም ፣ ረዳት ፣ በሌለበት ፣ ውድማ ፣ ገብቶ አደጋ ፣ ጥሎ ፣ ሌላውን ፣ ሰው ፣ የሚበድል ፣ ነው ።
- ፵፫ ፣ እብሪተኛ ፣ ማለት ፣ በንብረቱ ፣ ወይም ፣ በጌትነቱ ፣ ኩርቶ ፣ ለራሱ ፣ ክብር ፣ ሲል ፣ እንደ ፣ ሃሮድስ ፣ በሰው ፣ ሕይወት ፣ የሚሢወት ፣ ነው ።
- ፵፬ ፣ ምቀኛ ፣ ማለት ፣ ክብሩ ፣ በዛ ፣ ማዕርጉ ፣ አደገ ፣ ስሙ ፣ ታወቀ ፣ ብሎ በእርሱ ፣ ክብር ፣ ማነስ ፣ ተናዶ ፣ ሌላውን ፣ ሰው ፣ የሚበድል ፣ ነው ።
- ፵፭ ፣ ተንኩለኛ ፣ ማለት ፣ በሥውር ፣ መርዝ ፣ አጠጥቶ ፣ ወይም ፣ እንደ ፣ ይሁዳ ፣ ገንዘብ ፣ ተቀብሎ ፣ ሌላውን ፣ ሰው ፣ የሚጉዳ ፣ ነው ።
- ፵፮ ፣ ቁመኛ ፣ ማለት ፣ የተሰደበበትን ፣ ወይም ፣ ዘሩ ፣ የተጉዳዘትን ፣ በልቡ ፣ አስቀምጦና ፣ ቁም ፣ ሠርሶ ፣ ሌላውን ፣ ሰው ፣ የሚጉዳ ፣ ነው ።
- ፵፯ ፣ ጥጋዘኛ ፣ ማለት ፣ በሥጋው ፣ ፈቃድ ፣ ደስ ፣ ብሎት ፣ በመብል ፣ በመጠጥ ፣ ተሸንፎ ፣ ሌላውን ፣ ሰው ፣ የሚጉዳ ፣ ነው ።
- ፵፰ ፣ ጠበኛ ፣ ማለት ፣ ትዕግሥት ፣ ጉድለት ፣ በማይጉዳው ፣ ሰድብ ፣ ሲሰድቡት ፣ በቶሎ ፣ ጠብ ፣ የሚጀምርና ፣ ደሙ ፣ በመፍላት ፣ ትዕግሥት ፣ አጥቶ ፣ ሌላውን ፣ ሰው ፣ የሚጉዳ ፣ ነው ።

ዓ) ሰበቦች ፣ ማለት ፣ እንደሌሎች ፣ ሳይህ ፣ አቀጣሊሁ ፣ ጥሎ ፣ በ  
ዉንገር ፣ በጠጠር ፣ ሲግታ ፣ ያላሰበውን ፣ አካል ፣ መትቶ ፣  
ሌላውን ፣ ሰው ፣ የሚገቡ ዓይነት ።

ዓ፩) አጥቂ ፣ ማለት ፣ በሰድቦት ፣ መትቶ ፣ ጠጠር ፣ ቢጠራውናባት ፣  
የጠር ፣ መሣሪያ ፣ አንድሆኑ ፣ ሌላውን ፣ ሰው ፣ የሚገቡ ዓይነት ወይም ፣  
በበደለ ፣ ጊዜ ፣ ሲታገሙት ፣ የፈሩት ፣ እየመሰለው ፣ ጧትና ፣  
ማታ ፣ ሌላውን ሰው ፣ የሚበደሉ ፣ ነው ።

በሹመትና ፣ በማዕርግ ፣ የሚኖሩ ፣ ሰዎች ፣ በዓሥሩ ፣  
ወንጀለኞች ፣ የወንጀል ፣ ሥራ ፣ የሠሩ ፣ እንደዚህ ፣  
ከካላው ፣ በላይ ፣ የሚከፍሉት ፣ የመቀላቀል ደንብ

፩ኛ

ዓ፪) ግዛት ፣ ያልለቀቀ የአገር ፣ ገብኝ ፣ ዘርች ፣ ከመሳንንት ፣ እስከ  
አገር ፣ አቅኝ ፣ መላኛንት ፣ በግፈኝነት ፣ ሰውን ፣ የበደሉ ፣ እንደዚህ  
ከደብር ፣ እስከ ፣ ሽብር ፣ መቀላቀል ይከፍላሉ ።

ዓ፫) በዓመፀኝነት ፣ የሆነ ፣ እንደዚህ ፣ ከደብር ፣ እስከ ፣ ጃይብር ፣ መቀላቀል  
ይከፍላሉ ።

ዓ፬) በአብራተኝነት ፣ የሆነ ፣ እንደዚህ ፣ ከደብር ፣ እስከ ፣ ጃይብር ፣ መቀላቀል  
ይከፍላሉ ።

ዓ፭) በምቀኝነት ፣ የሆነ ፣ እንደዚህ ፣ ከደብር ፣ እስከ ፣ ጃይብር ፣ መቀላቀል  
ይከፍላሉ ።

ዓ፮) በተንኩለኝነት ፣ የሆነ ፣ እንደዚህ ፣ ከደብር ፣ እስከ ፣ ጃይብር ፣ መቀላቀል  
ይከፍላሉ ።

ዓ፯) በቁመኝነት ፣ የሆነ ፣ እንደዚህ ፣ ከደብር ፣ እስከ ፣ ጃይብር ፣ መቀላቀል  
ይከፍላሉ ።

ዓ፰) በጥጋቦኝነት ፣ የሆነ ፣ እንደዚህ ፣ ከደብር ፣ እስከ ፣ ጃይብር ፣ መቀላቀል  
ይከፍላሉ ።

ዓ፱) በጠበኝነት ፣ የሆነ ፣ እንደዚህ ፣ ከደብር ፣ እስከ ፣ ጃይብር ፣ መቀላቀል  
ይከፍላሉ ።

ዓ) በሰበቦኝነት ፣ የሆነ ፣ እንደዚህ ፣ ከደብር ፣ እስከ ፣ ጃይብር ፣ መቀላቀል  
ይከፍላሉ ።

ዓ፳) በአጥቂነት ፣ የሆነ ፣ እንደዚህ ፣ ከደብር ፣ እስከ ፣ ጃይብር ፣ መቀላቀል  
ይከፍላሉ ።

ደለተኛ =

- ጳጳ፣ በየራሳቸው ፣ አገልግሎት ፣ የተሾሙ ፣ አገረ ፣ ገገሮቻችን ፣ ከባለምባ ፣ ራስ ፣ እስከ ፣ ራስ ፣ በግራኛነት ፣ ሌላውን ፣ ሰው ፣ የበደሉ ፣ እንደሆነ ፣ ተካሂደው ፣ በላይ ፣ ከጅብር ፣ እስከ ፣ ሆኖብር ፣ መቀጫ ፣ ይከፍላሉ =
- ጳጳ፣ በዓመታዎቻችን ፣ የሆነ ፣ እንደሆነ ፣ ከጅብር ፣ እስከ ፣ ጅብር ፣ መቀጫ ፣ ይከፍላሉ =
- ጳጳ፣ በእብራተኛነት ፣ የሆነ ፣ እንደሆነ ፣ ከጅብር ፣ እስከ ፣ ጅብር ፣ መቀጫ ፣ ይከፍላሉ =
- ጳጳ፣ በምቀኝነት ፣ የሆነ ፣ እንደሆነ ፣ ከጅብር ፣ እስከ ፣ ጅብር ፣ መቀጫ ፣ ይከፍላሉ =
- ጳጳ፣ በተንኮለኛነት ፣ የሆነ ፣ እንደሆነ ፣ ከጅብር ፣ እስከ ፣ ጅብር ፣ መቀጫ ፣ ይከፍላሉ =
- ጳጳ፣ በቂመኛነት ፣ የሆነ ፣ እንደሆነ ፣ ከጅብር ፣ እስከ ፣ ጅብር ፣ መቀጫ ፣ ይከፍላሉ =
- ጳጳ፣ በጥጋባኛነት ፣ የሆነ ፣ እንደሆነ ፣ ከጅብር ፣ እስከ ፣ ጅብር ፣ መቀጫ ፣ ይከፍላሉ =
- ጳጳ፣ በጠበኛነት ፣ የሆነ ፣ እንደሆነ ፣ ከጅብር ፣ እስከ ፣ ጅብር ፣ መቀጫ ፣ ይከፍላሉ =
- ጳጳ፣ በሰበኛነት ፣ የሆነ ፣ እንደሆነ ፣ ከጅብር ፣ እስከ ፣ ጅብር ፣ መቀጫ ፣ ይከፍላሉ =
- ጳጳ፣ በአጥቂነት ፣ የሆነ ፣ እንደሆነ ፣ ከጅብር ፣ እስከ ፣ ጅብር ፣ መቀጫ ፣ ይከፍላሉ =

የተኛ =

- ጳጳ፣ ለፍርድ ፣ ሥራ ፣ የተመረጠ ፣ የበላይ ፣ ዳኞች ፣ ከወምባር ፣ እስከ ፣ አፈ ፣ ንጉሥ ፣ በግራኛነት ፣ ሌላውን ፣ ሰው ፣ የበደሉ ፣ እንደሆነ ፣ ተካሂደው ፣ በላይ ፣ ከጅብር ፣ እስከ ፣ ጅብር ፣ መቀጫ ፣ ይከፍላሉ =
- ጳጳ፣ በዓመታዎቻችን ፣ የሆነ ፣ እንደሆነ ፣ ከጅብር ፣ እስከ ፣ ጅብር ፣ መቀጫ ፣ ይከፍላሉ =
- ጳጳ፣ በእብራተኛነት ፣ የሆነ ፣ እንደሆነ ፣ ከጅብር ፣ እስከ ፣ ጅብር ፣ መቀጫ ፣ ይከፍላሉ =
- ጳጳ፣ በምቀኝነት ፣ የሆነ ፣ እንደሆነ ፣ ከጅብር ፣ እስከ ፣ ጅብር ፣ መቀጫ ፣ ይከፍላሉ =

ፎዳ፣ በተንኮለኛነት፣ የሆነ፣ እንደሆነ፣ ከሥነ-ምግብ፣ እስከ፣ ሕይወት፣ መቀጫ፣ ይከፍላል ።

ፎገ፣ በቁመኛነት ፣ የሆነ፣ እንደሆነ፣ ከሥነ-ምግብ፣ እስከ፣ ሕይወት፣ መቀጫ፣ ይከፍላል ።

ፎገ፣ በጥጋቦኛነት፣ የሆነ፣ እንደሆነ፣ ከሥነ-ምግብ፣ እስከ፣ ሕይወት፣ መቀጫ፣ ይከፍላል ።

ፎሀ፣ በመበኛነት ፣ የሆነ፣ እንደሆነ፣ ከሥነ-ምግብ፣ እስከ፣ ሕይወት፣ መቀጫ፣ ይከፍላል ።

ፎሀ፣ በለበበኛነት፣ የሆነ፣ እንደሆነ፣ ከሥነ-ምግብ፣ እስከ፣ ሕይወት፣ መቀጫ፣ ይከፍላል ።

ፎሀ፣ በአጥቂነት ፣ የሆነ፣ እንደሆነ፣ ከሥነ-ምግብ፣ እስከ፣ ሕይወት፣ መቀጫ፣ ይከፍላል ።

ፀተኛ ።

ፎሀ፣ ለሥራ፣ በላይነት፣ የተመረጠ፣ ሹሞች ፣ ከድርክቱር ፣ እስከ፣ ሚኒስትር፣ ያሉት፣ በግራኝነት፣ ሌላውን ሰው፣ (የሚበድሉ)፣ የበደሉ፣ እንደሆነ፣ ከነሆነው፣ በላይነት፣ ከሥነ-ምግብ፣ እስከ፣ ሕይወት፣ መቀጫ፣ ይከፍላል ።

ፎሀ፣ በንመዐኛነት ፣ የሆነ፣ እንደሆነ፣ ከሥነ-ምግብ፣ እስከ፣ ሕይወት፣ መቀጫ፣ ይከፍላል ።

ፎሀ፣ በአብረተኛነት ፣ የሆነ፣ እንደሆነ፣ ከሥነ-ምግብ፣ እስከ፣ ሕይወት፣ መቀጫ፣ ይከፍላል ።

ፎሀ፣ በምቀኝነት ፣ የሆነ፣ እንደሆነ፣ ከሥነ-ምግብ፣ እስከ፣ ሕይወት፣ መቀጫ፣ ይከፍላል ።

ፎሀ፣ በተንኮለኛነት ፣ የሆነ፣ እንደሆነ፣ ከሥነ-ምግብ፣ እስከ፣ ሕይወት፣ መቀጫ፣ ይከፍላል ።

ፎሀ፣ በቁመኛነት ፣ የሆነ፣ እንደሆነ፣ ከሥነ-ምግብ፣ እስከ፣ ሕይወት፣ መቀጫ፣ ይከፍላል ።

ፎሀ፣ በጥጋቦኛነት፣ የሆነ፣ እንደሆነ፣ ከሥነ-ምግብ፣ እስከ፣ ሕይወት፣ መቀጫ፣ ይከፍላል ።

ፎሀ፣ በመበኛነት ፣ የሆነ፣ እንደሆነ፣ ከሥነ-ምግብ፣ እስከ፣ ሕይወት፣ መቀጫ፣ ይከፍላል ።

ፎሀ፣ በለበበኛነት፣ የሆነ፣ እንደሆነ፣ ከሥነ-ምግብ፣ እስከ፣ ሕይወት፣ መቀጫ፣ ይከፍላል ።



የፀ። በአብሪተኛነት ፣ የሆነ ፣ እንደ፣ሆነ፣ከፃ ፣ ብር ፣ እስከ ፣ ርዕ ብር ፣ መቀጫ ፣ ይከፍላሉ ።

የሐ። በምቀኝነት ፣ የሆነ ፣ እንደ፣ሆነ፣ከፃ ፣ ብር ፣ እስከ ፣ ደረ ፣ ብር ፣ መቀጫ ፣ ይከፍላሉ ።

የከ። በተንኩለኛነት ፣ የሆነ ፣ እንደ፣ሆነ፣ ከፃ-ብር ፣ እስከ ፣ ሺ-ብር ፣ መቀጫ ፣ ይከፍላሉ ።

የኘ። በቋመኝነት ፣ የሆነ ፣ እንደ፣ሆነ፣ ከፃ ፣ ብር ፣ እስከ ፣ ሺ ፣ ብር ፣ መቀጫ ፣ ይከፍላሉ ።

የረ። በጥጋበኛነት ፣ የሆነ ፣ እንደ፣ሆነ፣ ከፃ-ብር ፣ እስከ ፣ ሺ ፣ ብር ፣ መቀጫ ፣ ይከፍላሉ ።

የሀ። በጠበኛነት ፣ የሆነ ፣ እንደ፣ሆነ፣ ከፃ-ብር ፣ እስከ ፣ ሺ ፣ ብር ፣ መቀጫ ፣ ይከፍላሉ ።

የረ። በለበበኛነት ፣ የሆነ ፣ እንደ፣ሆነ፣ ከፃ ፣ ብር ፣ እስከ ፣ ሺ ፣ ብር ፣ መቀጫ ፣ ይከፍላሉ ።

የ፫። በአጥቂነት ፣ የሆነ ፣ እንደ፣ሆነ፣ ከፃ ፣ ብር ፣ እስከ ፣ ሺ ፣ ብር ፣ መቀጫ ፣ ይከፍላሉ ።

ኋተኛ ።

የ፫። ሳይገመገሙ ፣ በሥራ ፣ የበለጠጉ ፣ ለኑሮዋቸው ፣ ከሚያሻቸው ፣ በላይ ፣ ትርፍ ፣ ገንዘብ ፣ ያላቸው ፣ በለጠጉ ፣ በላፊኛነት ፣ ሌላውን ፣ ሰው ፣ (የሚበደሉ) የበደሉ ፣ እንደሆነ ፣ ከካላው ፣ በላይ ፣ ከፃ ፣ እስከ ፣ ፀሃ ፣ ብር ፣ መቀጫ ይከፍላሉ ።

የ፫። በዓመፀኛነት ፣ የሆነ ፣ እንደ፣ሆነ፣ ከፃ ፣ ብር ፣ እስከ ፣ ሺ ፣ ብር ፣ መቀጫ ፣ ይከፍላሉ ።

የ፫። በአብሪተኛነት ፣ የሆነ ፣ እንደ፣ሆነ፣ ከፃ ፣ ብር ፣ እስከ ፣ ደረ ፣ ብር ፣ መቀጫ ፣ ይከፍላሉ ።

የ፫። በምቀኝነት ፣ የሆነ ፣ እንደ፣ሆነ፣ ከፃ ፣ ብር ፣ እስከ ፣ ሺ ፣ ብር ፣ መቀጫ ፣ ይከፍላሉ ።

የ፫። በተንኩለኛነት ፣ የሆነ ፣ እንደ፣ሆነ፣ ከፃ ፣ ብር ፣ እስከ ፣ ሺ ፣ ብር ፣ መቀጫ ፣ ይከፍላሉ ።

የ፫። በቋመኝነት ፣ የሆነ ፣ እንደ፣ሆነ፣ ከፃ ፣ ብር ፣ እስከ ፣ ሺ ፣ ብር ፣ መቀጫ ፣ ይከፍላሉ ።

ደገጽ፣ በጥጋባኛነት፣ የሆነ፣ እንደሆነ፣ ከጣ፣ ብር፣ እስከ፣ ሩ፣ ብር፣ መቀጫ፣ ይከፍላሉ ።

ደገፀ፣ በጠበኛነት፣ የሆነ፣ እንደሆነ፣ ከጣ፣ ብር፣ እስከ፣ ኗ፣ ብር፣ መቀጫ፣ ይከፍላሉ ።

ደገፎ፣ በሰባባኛነት፣ የሆነ፣ እንደሆነ፣ ከጣ፣ ብር፣ እስከ፣ ሃ፣ ብር፣ መቀጫ፣ ይከፍላሉ ።

ደገፍሐ፣ በአጥቂነት፣ የሆነ፣ እንደሆነ፣ ከጣ፣ ብር፣ እስከ፣ ሣ፣ ብር፣ መቀጫ፣ ይከፍላሉ ።

ጽተኛ ።

ደገጽ፣ ከውርደት፣ አልፏል፣ ከከብረትም፣ ደርሰው፣ ለኑሮዎቻቸው፣ ከሚያሰቡት፣ በላይ፣ በልክ፣ ገንዘብ፣ ያላቸው፣ ሰዎች፣ በግፊትነት ሌላውን፣ ሰው፣ የበደሉ፣ እንደሆነ፣ ከከሣው፣ በላይ፣ ከአ፣ ብር፣ እስከ፣ ሮጂ፣ ብር፣ መቀጫ፣ ይከፍላሉ ።

ደገጽ፣ በዓመጣኛነት፣ የሆነ፣ እንደሆነ፣ ከአ፣ ብር፣ እስከ፣ ምጽ፣ ብር፣ መቀጫ ይከፍላሉ ።

ደገጽ፣ በአብረተኛነት፣ የሆነ፣ እንደሆነ፣ ከአ፣ ብር፣ እስከ፣ ሦ፣ ብር መቀጫ ይከፍላሉ ።

ደገጽ፣ በምቀኝነት፣ የሆነ፣ እንደሆነ፣ ከአ፣ ብር፣ እስከ፣ ሸ፣ ብር መቀጫ ይከፍላሉ ።

ደገጽ፣ በተንኮለኛነት፣ የሆነ፣ እንደሆነ፣ ከአ፣ ብር፣ እስከ፣ ጸ፣ ብር፣ መቀጫ ይከፍላሉ ።

ደገጽ፣ በቂመኛነት፣ የሆነ፣ እንደሆነ፣ ከአ፣ ብር፣ እስከ፣ ረ፣ ብር፣ መቀጫ ይከፍላሉ ።

ደገጽ፣ በጥጋባኛነት፣ የሆነ፣ እንደሆነ፣ ከአ፣ ብር፣ እስከ፣ ኗ፣ ብር፣ መቀጫ ይከፍላሉ ።

ደገጽ፣ በጠበኛነት፣ የሆነ፣ እንደሆነ፣ ከአ፣ ብር፣ እስከ፣ ሣ፣ ብር፣ መቀጫ ይከፍላሉ ።

ደገጽ፣ በሰባባኛነት፣ የሆነ፣ እንደሆነ፣ ከአ፣ ብር፣ እስከ፣ ሣ፣ ብር፣ መቀጫ ይከፍላሉ ።

ደገጽ፣ በአጥቂነት፣ የሆነ፣ እንደሆነ፣ ከአ፣ ብር፣ እስከ፣ ሣ፣ ብር፣ መቀጫ ይከፍላሉ ።

፱ነኛ፡

የ፴፪፡ ከድኅነትም ፡ አልፈው ፡ ከከብረትም ፡ ሳይደርሱ ፡ ለኑሮዎቻቸው ፡  
ከሚያሻቸው ፡ በላይ ፡ ገንዘብ ፡ ያላቸው ፡ ሰዎች ፡ በግፈኛነት ፡ ሌላ  
ውኃ ፡ ሰው ፡ የበደሉ ፡ እንደሆነ ፡ ከከሳው ፡ በላይ ፡ ከ፲፡ ብር ፡ እስከ ፡  
፪፻፡ ብር ፡ መቀጫ ፡ ይከፍላሉ ።

የ፴፫፡ በዓመታዎቻቸው ፡ የሆነ ፡ እንደሆነ ፡ ከ፲፡ ብር ፡ እስከ ፡ ፻፡ ብር ፡ መቀጫ ፡  
ይከፍላሉ።

የ፴፬፡ በአብረተኛነት ፡ የሆነ ፡ እንደሆነ ፡ ከ፲፡ እስከ ፡ ፶፡ ብር ፡ መቀጫ ፡  
ይከፍላሉ።

የ፴፭፡ በምቀኝነት ፡ የሆነ ፡ እንደሆነ ፡ ከ፲፡ ብር ፡ እስከ ፡ ፶፡ ብር ፡ መቀጫ ፡  
ይከፍላሉ።

የ፴፮፡ በተነኩሰኛነት ፡ የሆነ ፡ እንደሆነ ፡ ከ፲፡ ብር ፡ እስከ ፡ ፶፡ ብር ፡ መቀጫ ፡  
ይከፍላሉ ።

የ፴፯፡ በቁመኛነት ፡ የሆነ ፡ እንደሆነ ፡ ከ፲፡ ብር ፡ እስከ ፡ ፶፡ ብር ፡ መቀጫ ፡  
ይከፍላሉ ።

የ፵፰፡ በጥጋባኛነት ፡ የሆነ ፡ እንደሆነ ፡ ከ፲፡ ብር ፡ እስከ ፡ ፶፡ ብር ፡ መቀጫ ፡  
ይከፍላሉ።

የ፵፱፡ በጠበኛነት ፡ የሆነ ፡ እንደሆነ ፡ ከ፲፡ ብር ፡ እስከ ፡ ፶፡ ብር ፡ መቀጫ ፡  
ይከፍላሉ።

የ፶፱፡ በሰበኛነት ፡ የሆነ ፡ እንደሆነ ፡ ከ፲፡ ብር ፡ እስከ ፡ ፶፡ ብር ፡ መቀጫ ፡  
ይከፍላሉ ።

የ፶፻፩፡ በአጥቂነት ፡ የሆነ ፡ እንደሆነ ፡ ከ፲፡ ብር ፡ እስከ ፡ ፳፡ ብር ፡ መቀጫ ፡  
ይከፍላሉ።

፲ኛ ።

የ፶፻፪፡ በቤተ ፡ ክህነትም ፡ ወገን ፡ የሹመት ፡ ማዕርግ ፡ ያላቸው ፡  
ሰዎች ፡ በግፈኛነትና ፡ በሌላም ፡ ወንጀል ፡ ሌላውን ፡ ሰው ፡ የበደሉ ፡ እን  
ደሆነ ፡ ማዕርጋቸውን ፡ የዳኛ ፡ አእምሮ ፡ አየገመተ ፡ ከሳውንና ፡  
መቀጫውን ፡ ያስከፍላል።

የ፶፻፫፡ ከዚህም ፡ ከከሳው ፡ በላይ ፡ ከሚጨመረው ፡ መቀጫ ፡ በመጀመሪያ ፡  
ከአምስት ፡ አንዱ ፡ አየተነሣ ፡ ለዳኝነት ፡ ቤት ፡ ይሰጥ ፡ ከዚህ ፡ የተ  
ረፈው ፡ ገን ፡ ለድኅኛ ፡ ትምህርት ፡ ቤት ፡ ይሁን።

ጸግ። ይኸም ፣ ለድኅች ፣ ትምህርት ፣ ቤት ፣ እየተበለ ፣ የሚከፈለው ፣ ገንዘብ ፣ እየተሰበሰበ ፣ እሳክ ፣ እንደ ፣ ዓመት ፣ ድረስ ፣ በዳኛ ፣ አጅ ፣ እየተቀመጠ ፣ ገንዘብ ፣ የሌለው ፣ ድኃ ፣ ሰው ፣ የሌለውን ፣ ሰው ፣ አካል ፣ አጥድቆ ፣ የሚከውው ፣ ገንዘብ ፣ የሌለው ፣ እንደ ፣ ሆነ ፣ ዳኛው ፣ ለድኅች ፣ ትምህርት ፣ ቤት ፣ ከተበለው ፣ ገንዘብ ፣ ላይ ፣ እያነሣ ፣ አካሉ ፣ ለጉደለበት ፣ ሰው ፣ በካላው ፣ ልክ ፣ ይሰጠው ፣ ሳንደ ፣ ዓመት ፣ በኋላ ፣ ትርፍ ፣ ገንዘብ ፣ የተገኘ ፣ እንደ ፣ ሆነ ፣ ገን ለድኅች ፣ ትምህርት ፣ ቤት ፣ ይሰጥ ፣ የድኅች ፣ ትምህርት ፣ ቤት ፣ ስልቶች ፣ አገር ፣ የሆነ ፣ እንደ ፣ ሆነ ፣ ለድኅች ፣ መጠሪያ ፣ ቤት ፣ ይሰጥ ፣ የድኅች ፣ ትምህርት ፣ ቤትና ፣ የድኅች ፣ መጠሪያ ፣ ቤት ፣ ሁለቱም ፣ ከልቶች ፣ አገር ፣ የሆነ ፣ እንደ ፣ ሆነ ፣ ሳን ፣ አገረ ፣ ገዢው ፣ ይሠሩበት ፣ አካል ፣ ይኖሩበት ፣ ቤት ፣ አጥተው ፣ በገሩ ፣ ውሥጥ ፣ በችግር ፣ ለሚኖሩ ፣ ድኅች ፣ በቤተ ክርስቲያን ፣ አለቃ ፣ ፈት ፣ እያከፈለ ፣ እየሰጠ ፣ ለመስጠቱም ፣ ምስክር ፣ የሚሆን ፣ ከቤተ ክርስቲያን ፣ አለቃ ፣ ግንብም ፣ ይቀበል =

አገረ ፣ ገዢውም ፣ ለአገሩ ፣ ድኅች ፣ የሠራው ፣ መልካም ፣ ሥራ ፣ በመንግሥት ፣ መገዘገብ ፣ የዓመቱ ፣ እንዲጸፍለት ፣ ከቤተ ክርስቲያን ፣ አለቃ ፣ የተቀበለውን ፣ ግንብም ፣ የርሱን ፣ ግንብም ፣ ወደ ትምህርት ፣ ሚኒስቴር ፣ ቤት ፣ እየሰደደ ፣ ያስጽፍ =

ጽደቅ ፣ ምዕራፍ =

ቅጣት ፣ ስለማያስቀጠው ወንጀሎች ፣ ደንብ =

ጸግ። ሕይወቱንና ፣ ክብሩን ፣ ገንዘቡንና ፣ ወገኑን ፣ ለመጠበቅና ፣ ለማዳን ፣ ሲል ፣ ከኃይለኛ ፣ ጋራ ፣ ሲከላከል ፣ የወንጀል ፣ ሥራ ፣ የሠራቅጣት ፣ የለበትም =

ጸግ። ከነፍስ ፣ ግዳይና ፣ እንደ ፣ ነፍስ ፣ ግዳይ ፣ ከሚቋጠሩ ፣ ከትልልቆች ፣ ወንጀሎች ፣ በቀር ፣ ከጌታው ፣ ትእዛዝ ፣ ተቀብሎ ትእዛዙን ፣ የፈጸመ ፣ ወንጀሎች ፣ ቅጣት ፣ የለበትም =

ጸግ። ትእዛዙ ፣ የማይገባ ፣ ቢሆን ፣ እንኳን ፣ ታዛዥ ፣ ለአለቃው ፣ መታዘዝ ፣ የሚገባ ፣ ገደታ ፣ መሆኑን ፣ በቅን ፣ ልቡና ፣ ከመቅቅጣት ፣ የለበትም = ቢሆንም ፣ ታዛዥ ፣ ትእዛዙ ፣ በሚገናኝ ፣ በማይገባ ፣

ጸግ። መሆኑን ፣ በቅን ፣ ልቡና ፣ መርምሮ ፣ እንዲያውቅ ፣ ያስፈልገዋል =

የግፁ ታዛዥ ፣ ከተፈቀደውና ፣ ከታዘዘው ፣ አልፎ ፣ የወንጀል ሥራ ፣  
ሪወራ ፣ እንደሆነ ፣ የታዘዘውና ፣ ያለፈው ፣ ተመዛገባቸው ጠቅ  
ተቀንሶለት ፣ ይቀጣል =

የፃፉ ሰድሜው ፣ ከሰባት ፣ ዓመት ፣ በታች ፣ የሆነ ፣ ልጅ ፣ በደረገው  
ወንጀል ፣ ቅጣት ፣ የለበትም = ፍት.ከ ፣ ነገ =

የፃፉ ወንጀል ፣ ለመሥራት ፣ ቀረጥ ፣ አሳብ ያደረገ ይህንንም ፣ እርቡን ፣ ለ ፈ ጸ  
ም ያለፈ ቀዳ ፣ ሌላም ከንያት ፣ የከለከለው ፣ እንደ ፣ ሆነ ፣ ለዚህ ፣ ወንጀል ፣  
ከተወሰነው ፣ ቅጣት ፣ ከሦስት ፣ አንዱ ፣ እጅ ፣ ተቀንሶለት ፣ ይቀጣል =

፱ኛ ምዕራፍ =

ቅጣትና ፣ ከስ ፣ የሚቀርቡት ፣ ደንብ =

የፃፉ ባማናቸውም ፣ ወንጀል ፣ የተከሰሰ ፣ ወንጀል ፣ በሞተ ፣  
ጊዜ ፣ ከሱ ፣ ይቀራል = ቅጣትም ፣ የተፈረደበት ፣ ሰው ፣ በሞተ ፣  
ጊዜ ፣ ቅጣቱ ፣ ይቀራል = ፍት.ከ ፣ ነገ = በገንዘብ ፣ ነገር ፣ ከሳሽ  
ያለ ፣ እንደሆነ ፣ ግን ፣ ባለገንዘቡ ፣ ከወራሾቹ ፣ መንግጠር ይችላል =

የፃፉ የሞት ፣ ፍርድ ፣ ወይም ፣ የዘለዓለም ፣ እሥራት ፣ የሚያስፈርድ ፣  
ወንጀል ፣ እስከ ፣ ጅምርት ፣ ያልተከሰሰበት ፣ እንደሆነ ፣ ከጅ ፣ ዓመት ፣  
በላይ ፣ ሊከሰሰበት ፣ አይችልም =

የፃፉ ከጅምርት ፣ እስከ ፣ ጅምርት ፣ እሥራት ፣ የሚያስፈርድ ፣ ወንጀል  
እስከ ፣ ፲፮ ፣ ዓመት ፣ ያልተከሰሰበት ፣ እንደሆነ ፣ ከ፲፮ምርት ፣  
በላይ ፣ ሊከሰሰበት ፣ አይችልም =

የፃፉ ከጅምርት ፣ እስከ ፣ ራምርት ፣ እሥራት ፣ የሚያስፈርድ ፣ ወን  
ጀል ፣ እስከ ፣ ፮ ፣ ዓመት ፣ ያልተከሰሰበት ፣ እንደሆነ ፣ ከ፮  
ዓመት ፣ በላይ ፣ ሊከሰሰበት ፣ አይችልም =

የፃፉ ለማናቸውም ፣ ተራ ፣ ወንጀል ፣ እስከ ፣ ፫ ዓመት ፣ ያልተከሰሰ  
በት ፣ እንደሆነ ፣ ከ፫ምርት ፣ በላይ ፣ ሊከሰሰበት ፣ አይችልም =

፲ኛ ምዕራፍ =

ወንጀል ፣ ስለሚሠሩባቸው ፣ መሣሪያዎች ፣ ቀረጥና =

የፃፉ ወንጀል ፣ የሚሠሩባቸው ፣ መሣሪያዎች ፣ ጥይት ፣ የሚጉርሱ  
ጠመንጃና ፣ ሽጉጥ ፣ የሚመዘዙ ፣ ሰይፍና ፣ ጉራዲ ፣ ጨቤና ፣

ገጽ

የወንጀለኞች ማቆላላት ፡ ቀጥሎ ፡ ደንብ =

ሰንጠ. ፡ የሚጠራው ፡ ጦርና ፡ ደንብ ፡ የሚነበሩ ፡ ዱላና ፡  
ከመል ፡ ወይም ፡ ማናቸውም ፡ የሚተኩሱ ፡ የሚወጡ ፡ ሌላም ፡  
ደባን ፡ የመሰለ ፡ ብርቱ ፡ ቀሰል ፡ የሚያቁሱል ፡ ነው ፡ =

የእስከ ፡ ትርጓሜ =

ገጽ ፩ ፡ ከጽዳታ ፡ እስከ ፡ ጽ ፡ ዓመት ፡ ወይም ፡ እስከ ፡ ፲ ፡ ዓመት ፡  
ይታወቅል ፡ ማለት ፡ የወንጀሉ ፡ ትንሸነትና ፡ ትልቅነት ፡ እየ  
ታየ ፡ ከጽ ፡ ዓመት ፡ በላይ ፡ ይጨመርበታል ፡ ማለት ፡ ነው ፡  
እንጂ ፡ ከጽ ፡ ዓመት ፡ ጀምሮ ፡ እስከ ፡ ጽ ፡ ዓመት ፡ ወይም ፡  
እስከ ፲ ፡ ዓመት ፡ በሙሉ ፡ ይታወቅል ፡ ማለት ፡ እየደለም ፡ =  
ገጽ ፪ ፡ ደግሞ ፡ ከ፲ ፡ ብር ፡ እስከ ፡ ፫ ብር ፡ መቆላላት ፡ ይከፍላል ፡ ማለት ፡  
የወንጀሉ ፡ ትንሸነትና ፡ ትልቅነት ፡ እየታየ ፡ ከ፲ ፡ ብር ፡ በላይ ፡  
ይጨመርበታል ፡ ማለት ፡ ነው ፡ እንጂ ፡ ከ፲ ፡ ብር ፡ ጀምሮ ፡ እስከ ፡  
፫ ብር ፡ በሙሉ ፡ ይከፍላል ፡ ማለት ፡ እየደለም ፡ =

የወንጀልኛ መቅጫ ደንብ ።

ሁለተኛ አንቀጽ ።

በመንግሥት ፣ ላይ ፣ ስለሚሠራው ፣ ወንጀል ።

በመንግሥት ፣ ላይ ፣ የሚሠራ ፣ ወንጀል ፣ በ፲፯ኛ ምዕራፍ ፣ ተከፋጧል ።

መጀመሪያ ምዕራፍ ። በመንግሥት ፣ ጸጥታ ፣ ላይ ፣ ከውጭ ፣ አገር መንግሥት ፣ ጋራ ፣ መገናኛ ፣ በማይረግ ፣ ስለሚሠራ ፣ ወንጀል ፣ ከውጭ ፣ አገር ፣ መንግሥት ፣ ጋራ ፣ ያለውን ፣ የኢትዮጵያ ፣ መንግሥት ፣ ወዳጅነት ፣ በማሰናከል ፣ ስለሚሠራ ፣ ወንጀል ።

፪ተኛ ምዕራፍ ። በመንግሥት ፣ ጸጥታ ፣ ላይ ፣ በአገር ፣ ውሥጥ ፣ ስለሚሠራ ፣ ወንጀል ።

፫ተኛ ምዕራፍ ። በአገር ፣ ውሥጥ ፣ ጦርነት ፣ እንዲሁም ፣ አገር ፣ እንዲታወክና ፣ እንዲዘረፍ ፣ ያደረጉ ወንጀላዎች ፣ ቅጣት ።

፬ተኛ ምዕራፍ ። የምሥጫር ፣ ማኅበር ፣ በማቆምና ፣ ለክፍ ፣ ሥራ ፣ በመተባበር ፣ ስለሚሠራ ፣ ወንጀል ።

፭ተኛ ምዕራፍ ። ገንዘብ ፣ ወይም ፣ በንክ ፣ ናት ፣ አስመስሎ ፣ ወይም ፣ አበላሽቶ ፣ በመሥራት ፣ ስለሚሠራ ፣ ወንጀል ።

፮ተኛ ምዕራፍ ። በውነተኛ ፣ ወይም ፣ በሐሰተኛ ፣ ማንተምና ፣ ፊርማ ፣ ስለሚሠራ ፣ ወንጀል ።

፯ተኛ ምዕራፍ ። የመንግሥት ፣ ቱምብርና ፣ ማርክ ፣ ጉርድ ፣ ወረቀትና ፣ የባቡር ፣ መሣሪሻ ፣ (ቲኬት) ፣ በመሥራት ፣ ስለሚሠራ ፣ ወንጀል ።

፰ተኛ ምዕራፍ ። ጾኛ ፣ መዝገብ ፣ በመለወጥ ፣ ስለሚሠራ ፣ ወንጀል ።  
፱ተኛ ፣ በሐሰተኛ ፣ ሚዛን ፣ ወይም ፣ በሐሰተኛ ፣ መለኪያና ፣ መስፈሪያ ፣ ቀላይ ፣ ስለሚሠራ ፣ ወንጀል ።

፲፩ተኛ ምዕራፍ ። በፓስፖርት ፣ በይዘት ፣ ወረቀት ፣ ላይ ፣ በሐሰት ፣ ስለሚሠራ ፣ ወንጀል ።

፲፪ተኛ ምዕራፍ ። በመንግሥት ፣ ሠራተኞች ፣ በመንግሥት ፣ መሥሪያ ቤቶች ፣ ስለሚሠራ ፣ ወንጀል ።

፲፫ተኛ ምዕራፍ ። ለዳኛ ፣ በለመታዘዝና ፣ የፍርድ ፣ ቤቱን ፣ ሥራ ፣ በማሰናከል ፣ ስለሚሠራ ፣ ወንጀል ።

ገጽ

በመንግሥት ፡ ላይ ፡ ስለሚሠሩ ፡ ወንጀል ።

፲፱ተኛ ፡ ምዕራፍ።

በቅጣት ፡ የታሠሩትን ፡ እሥረኞች ፡ በመልቀቅ ፡ ስለሚሠሩ ፡ ወንጀል ።

፲፱ተኛ ፡ ምዕራፍ።

ሐውልት ፡ መታሰቢያ ፡ በማፍረስና ፡ በማጥፋት ፡ ስለሚሠሩ ፡ ወንጀል ።

፲፱ተኛ ፡ ምዕራፍ።

የሕዝብን ፡ ጸጥታ ፡ ለማጥፋት ፡ መገናኛውን ፡ በማፍረስ ፡ ስለሚሠሩ ፡ ወንጀል ።

፲፱ተኛ ፡ ምዕራፍ።

ሥራ ፡ ፈት ፡ ለማን ፡ በሐሰት ፡ ስብከት ፡ ስለሚሠሩ ፡ ወንጀል ።

፲፱ተኛ ፡ ምዕራፍ።

በሃይማኖት ፡ ላይ ፡ ስለሚሠሩ ፡ ወንጀል ።

መጀመሪያ ፡ ምዕራፍ ።

መጀመሪያ ክፍል ።

በመንግሥት ፡ ጸጥታ ፡ ላይ ፡ ከውጭ ፡ አገር ፡ መንግሥት ፡  
ጋራ ፡ መገናኛ ፡ በማድረግ ፡ ስለሚሠራ ፡ ወንጀል ።

፪፮፣ የንጉሠን ግዛት ፡ አንዱን ፡ ክፍል ፡ ወይም ፡ መላውን ፡ አሳልፎ ፡ ለመስጠት ፡ ለሰበ ፡ ከውጭ ፡ አገር ፡ መንግሥት ፡ ጋራ ፡ ወይም ፡ ከውጭ ፡ አገር ፡ መንግሥት ፡ መላክተኛ ፡ ጋራ ፡ የተነጋገረኛ ፡ የተሰማማ ፡ የሞት ፡ ፍርድ ፡ ይፈረድበታል ። ወይም ፡ ስድሜ ፡ ልኩን ፡ ይታሠራል ።

፪፯፣ ለመንግሥቱ ፡ ምሥጢር ፡ ሁኖ ፡ አንዲኖር ፡ የሚያስፈልገውን ፡ ነገር ፡ የአገር ፡ ክርታም ፡ ወይም ፡ ጥላንና ፡ ግድነተኛ ፡ ወረቀት ፡ ዋናውንም ፡ ኮርውንም ፡ ቢሆን ፡ ለውጭ ፡ አገር ፡ ሰው ፡ ያላየ ፡ የሞት ፡ ፍርድ ፡ ይፈረድበታል ። ወይም ፡ ስድሜ ፡ ልኩን ፡ ይታሠራል ።

፪፰፣ ለጦርነት ፡ ጊዜ ፡ የሚያስፈልገውን ፡ ምሽጉን ፡ የጦር ፡ መሣሪያ ፡ ጠመንጃና ፡ ጥይት ፡ ያለበትን ፡ በሥዕል ፡ ሥሎ ፡ በክርታ ፡ አንሥቶ ፡ ለውጭ ፡ አገር ፡ መንግሥት ፡ ወይም ፡ ለሌላ ፡ ለውጭ ፡ አገር ፡ ሰው ፡ የላከ ፡ ይህንንም ፡ ወንጀል ፡ የሠራ ፡ በመንግሥት ፡ ሥራ ፡ ላይ ፡ ያለ ፡ ቢሆን ፡ ወይም ፡ የመንግሥት ፡ ሹም ፡ ያልሆነም ፡ ሌላ ሰው ፡ ቢሆን ፡ የሞት ፡ ፍርድ ፡ ይፈረድበታል ። ወይም ፡ ስድሜ ፡ ልኩን ፡ ይታሠራል ።

፪፱፣ የኢትዮጵያ ፡ ተወላጅ ፡ ወይም ፡ ዜጋ ፡ ወይም ፡ ጥገኛ ፡ ሁኖ ፡ ከውጭ ፡ አገር ፡ መንግሥት ፡ ጠላት ፡ ጋራ ፡ በወታደርነት ፡ በአገሩ ፡ በኢትዮጵያ ፡ ላይ ፡ የሚዘምት ፡ የሞት ፡ ፍርድ ፡ ይፈረድበታል ።

፫ፀ፣ መንግሥት ፡ ለጦርነት ፡ ጊዜ ፡ ያሰናዳውን ፡ ምሽጉን ፡ የሚያፈርስ ፡ ወይም ፡ የማፍረሻውን ፡ ነገር ፡ ለጠላት ፡ የሚያመለክት ፡ ከጠላትም ፡ ጋራ ፡ የሚላለክ ፡ የጦር ፡ መሣሪያና ፡ ስንቅም ፡ ለጠላት ፡ የሚያቀብል ፡ ወይም ፡ በማናቸውም ፡ ችግር ፡ ለጠላት ፡ የሚረዳ ፡ ወይም ፡ ለጠላት ፡ ሰላይ ፡ የሚሆን ፡ የሞት ፡ ፍርድ ፡ ይፈረድበታል ።

፫፱፣ ከዚህ ፡ በላይ ፡ የተጻፉትን ፡ ወንጀሎች ፡ ግንም ፡ ሰው ፡ በያደርገው ፡ ለማድረግ ፡ ግሰቡና ፡ መምክሩ ፡ የተመሰከረበት ፡ እንደሆነ ፡ ከ፲ ፡ ዓመት ፡ እስከ ፡ ር። ዓመት ፡ ይታሠራል ።

ዩተኛ ፡ ክፍል ።

ጸጋ፣ ከውጭ ፡ አገር ፡ መንግሥት ፡ ጋራ ፡ ያለውን ፡ የኢትዮጵያን ፡ መንግሥት ፡ ወዳጅነት ፡ በማሰናከል ፡ ስለ ፡ ሚሠራ ፡ ወንጀል ። የወዳጅ ፡ መንግሥት ፡ ሚኒስቴር ፡ ወይም ፡ ቆንሶል ፡ ወይም ፡ በማናቸውም ፡ በሚኒስቴርና ፡ በቆንሶል ፡ ጸሐፊ ፡ ላይ ፡ በግደግባ ፡ የኃይል ፡ ሥራ ፡ የሠራ ፡ ሰው ፡ ከፊደልነት ፡ እስከ ፡ ርዕዮምነት ፡ ታሥር ከሆነው ፡ እስከ ፡ ሺብር ፡ መቀጫ ፡ ይከፍላል ።

ጸጋ፣ የተደረገውም ፡ የኃይል ፡ የመገደል ፡ ወይም ፡ ለመገደል ፡ መምከር ፡ የሆነ ፡ እንደሆነ ፡ ከፊደልነት ፡ እስከ ፡ ርዕዮምነት ፡ ይታሰባል ።

ጸጋ፣ ወዳጅ ፡ በሆነው ፡ በአንዱ ፡ በውጭ ፡ አገር ፡ መንግሥት ፡ እንደራሴ ፡ ላይ ፡ የዛተ ፡ ወይም ፡ የሰደበ ፡ ወይም ፡ መልካም ፡ ስሙን ፡ በኮሚት፣ ያጠፋ ፡ ከፊደልነት ፡ እስከ ፡ ርዕዮምነት ፡ ታሥር ፡ ከሆነው ፡ እስከ ፡ ሺብር ፡ መቀጫ ፡ ይከፍላል ።

ጸጋ፣ ከውጭ ፡ አገር ፡ መንግሥት ፡ ጋራ ፡ ያለውን ፡ የመንግሥቱን ፡ መልካም ፡ መገናኛ ፡ ለማድረግና ፡ ከውጭ ፡ አገርም ፡ ያለውን ፡ የመንግሥቱን ፡ ወዳጅነት ፡ ለማስቀረት ፡ እስከ ፡ የማይገባ ፡ የተንኩል ፡ ሥራ ፡ ሲሠራ ፡ የተገኘ ፡ ሰው ፡ ከፊደልነት ፡ እስከ ፡ ርዕዮምነት ፡ ታሥር ከሆነው ፡ እስከ ፡ ሺብር ፡ መቀጫ ፡ ይከፍላል ።

ዩተኛ ፡ ምዕራፍ ።

በመንግሥት ፡ ጸጥታ ፡ ላይ ፡ በአገር ፡ ውስጥ ፡ ስለሚሠራ ፡ ወንጀል ፡

በንገሠ ፡ ነገሥቱና ፡ በንጉሠ ፡ ነገሥቱ ፡ ቤተ ፡ ዘመዶች ፡ በመንግሥቱም ፡ ላይ ፡ ስለሚሠራ ፡ ወንጀል ።

ጸጋ፣ በንጉሠና ፡ በአልጋ ፡ ወራሹ ፡ በጠቅላይ ፡ ሚኒስቴሩም ፡ ላይ ፡ የሞት ፡ ምክር ፡ ሊመክር ፡ የተገኘ ፡ የሞት ፡ ፍርድ ፡ ይፈረድበታል ።

ጸጋ፣ ይህንን ፡ ወንጀል ፡ ለማድረግ ፡ የመከረና ፡ የተባበረ ፡ የምክሩና ፡ የአድማው ፡ ምሥጢር ፡ እንዳይገለጥ ፡ የረዳ ፡ የሞት ፡ ፍርድ ፡ ይፈረድበታል ። ፍትሐ ፡ ነገ ፡ ግጂ ፡ እንቀ ፡ ርዕዮ ፡ ገጽ ።

የሮይ በንጉሠና በአልጋ ወራሹ ወይም በጠቅላይ ሚኒስትሩ ላይ የዛተ ለሰከ ፤ ዓመት ታሥር ከሆነ ብር ለሰከ ሺሕ ብር መቀመጫ ይከፍላል ። ፍትሕ ነገሥ ማፀ ለንቀ ይሆኑ ገጽ ።  
ነገር ግን የተሠራው ወንጀል ለመገደል በመኖር የሆነ ለንደሆነ ቅጣቱ የሞት ፍርድ ነው ።

የሮይ በደፍረት ንጉሥንና ጳጳስን የሚሳደብ ፍርድ የአዘል ቅጣት ነው ። ቅጣቱን የተማረ ለንደሆነ ግን ሺሕ ብር መቀመጫ ይከፍላል ። ወይም ከሮ ዓመት ለሰከ ፤ ዓመት ይታሠራል ። ፍትሕ ነገ ማፀ ለንቀ ይሆኑ ገጽ ፤ ለንቀ ይሆኑ ።

የሮይ በንጉሡ ተወላጅ ላይ የዛተ ከአወር ለሰከ ፤ ዓመት ታሥር ከሆነ ብር ለሰከ ሺሕ ብር መቀመጫ ይከፍላል ።

የተኛ ምዕራፍ

በአገር ውስጥ ጦርነት ለንደሆነ ለገር ለንደሆነ ቅጣት ። ለንደሆነ ለገር ወንጀላዎች ቅጣት ።

የሮይ መንግሥቱን ለማጥፋት ወይም የቤተ መንግሥቱን ለሰተዳድር ለመለወጥ ወይም ከመንግሥቱ ለንደሆነ ከፍላ ለመውሰድ የኃይል ሥራ የሚሠራ ሰው የሞት ፍርድ ወይም የዘለዓለም ለሥራት ይፈረድበታል ።

የሮይ በመንግሥት ላይ ለመሸፈን ወታደር የሰበሰበ ወይም የድብቅ መሣሪያ ያሰናዳ ይህም ምክር ለንደሆነ ቅጣት የረዳና ምሥጢሩን የሸሸገ ከሆነ ዓመት ለሰከ ፤ ዓመት ታሥር ከሆነ ብር ለሰከ ሺሕ ብር መቀመጫ ይከፍላል ።

የሮይ ከዚህ በላይ በተጻፈው ወንጀል ሕገቡ የተነሣ ለንደሆነ ግን ለመነሣቱ ለላፊ ነውና የሞት ፍርድ ይፈረድበታል ።

የሮይ ጦርነት በተደረገ ጊዜ ከንጉሡ የጦር ሠራዊት ውስጥ ፈዳን ለንደሆነ ወይም ለንደሆነ ለማድረግ ወይም የሚገባውን ሥራ ለንደሆነ በምክር የሚገፋፋ ወይም በምክርም በደሆነ በፈቃዱ የሚሸሸ ከሆነ ዓመት ለሰከ ፤ ዓመት ይታሠራል ።

የገደቡ የጦር አሰቆች የታዘዙትን የዘመቻ ሥራ ያልፈጸሙ እንደሆነ የሞት ፍርድ ወይም የዘለዓለም እሥራት ያፈረደባቸዋል።

የሆነ በንጉሥና በመንግሥት ላይ ወይም በመንግሥት የሥራ ክፍል ላይ በሕዝቡም መካከል ጠብቆ የሚዘራ ወይም ሕዝብ ሕግ እንዲተላለፍ ወደከፋ ሥራ የሚገፋፋ ከጎ ዓመት እስከ ፫ ዓመት ታሥር ከፂ ብር እስከ ፳፻ ብር መቀመጫ ይከፍላል።

ፀተኛ ምዕራፍ ።

የምሥጢር ማህበር በማቆምና ለከፋ ሥራ በመተባበር ስለሚሠሩ ወንጀል

የሕገመንግሥት ስህተት ያልሆነ ሥራውም በደብቅ የሆነ ያለመንግሥት ፈላጊነት ዘምሥጢር የቆመ ማህበር ማህበረተኞቹ የሆኑ ሰዎች ከጎ ወር እስከ ፫ ዓመት ታሥረው ከፂ ብር እስከ ፫፻ ብር መቀመጫ ይከፍላሉ። ፍትሕ ነገ ግፂ እንቀ። የሕግ ፳፻፲፮።

የሕገመንግሥት የተከከለውን ማህበራዊ ደንብ ከፋ የወንጀል ሥራ ለመሥራት ከፂ እስከ ፳ ወይም ከዚህ የሚበዘተ ሰዎች በአንድነት ሲመክሩ የተገኙ እንደሆነ በከፋ ሥራ ተባባሪዎች ስለመሆናቸው እያገዳገዳቸው ከጎ ወር እስከ ፫ ዓመት ታሥረው ከፂ ብር እስከ ፫፻ ብር መቀመጫ ይከፍላሉ።

የሕገመንግሥት ተባብረው የዘረፉ ሥራ ለመሥራት ሲዘገጁ የተገኙ እንደሆነ ከጎ ወር እስከ ፳ ዓመት ታሥረው ከፂ ብር እስከ ፫፻ ብር መቀመጫ ይከፍላሉ። ፍትሕ ነገ ግፂ እንቀ። የሕግ ፳፻፲፮።

የምሥጢር ማህበረተኞች ወይም የከፋ ሥራ ተባባሪዎች ወይም የሚሰበሰቡት ሰፍራ ሲሆን የተገኙ ሰው የምሥጢር ማህበረተኞች ወይም የከፋ ሥራ ተባባሪዎች እንደሆኑ አለማወቅን ከላሰረድ በቀር የከፋ ሥራ ተባባሪዎች በሚቀጡበት ቅጣት ይቀጣል።

የሕገመንግሥት ማህበረተኞች ወይም ለከፋ ሥራ ተባባሪዎች መሆናቸውን እያወቀ የሚሰበሰቡበት ሰፍራ ወይም ቤት የሰጠ

ወይም ወደ ምሥጢር ግንባርና ወደ ብፋ ተባባሪዎች ግንባር እንዲገቡ ሌላውን ሰው ያያፋፈራል እነዚህም ግንባር የወንጀብ እርዳታ የሰጠ የምሥጢር ግንባረተኞችና የብፋ ሥራ ተባባሪዎች በሚቀጡበት ቅጣት ይቀጣል ።

ኛተኛ ምዕራፍ ።

ገንዘብ ( ወይም ባንክ ናት አስመስሎ )

ወይም ከወላኸቶ በምሥራት ስለሚሠሩ ወንጀል ።

የጽጌ አስመስለው ሐሰተኛ ገንዘብ የሚሠሩ ወይም እውነተኛውን ገንዘብ የሚለውጡ ሐሰተኛና የተለወጠ ገንዘብ መሆኑንም እያወቁ ከውጭ አገር የሚያስመጡ ወደገባያም የሚያገቡ ከኛዓመት እስከ ጽዓመት ታሥረው ከሺ ብር እስከ ሺህ ብር መቀጫ ይከፍላሉ ።

የጽጌ ሌላ መሐለቅ እነዚህን የመሰሉ ትንንሽ ገንዘቦች በሐሰት የሠሩና እነዚህንም አገባዩ ያገቡ ግን ከኛዓመት እስከ ሺዓመት ታሥረው ከሺ ብር እስከ ሺህ ብር መቀጫ ይከፍላሉ ።

የጽጌ እውነተኛ ገንዘብ መስጫው ሐሰተኛ ወይም የተለወጠ ገንዘብ ተቀብለው የተለወጠና ሐሰተኛ መሆኑን ከተረዱት በኋላ ወደገባያ የሚያገቡ ሰዎች ከሮወር እስከ ጊወር ታሥረው ወደገባያ በገቡት ገንዘብ ለክዑጥና ለድርገው መቀጫ ይከፍላሉ ። ወይም ከጁቱ በጳደኛው ቅጣት ይቀጣል ።

የጽጌ ሐሰተኛ ገንዘብ ለመሥራት ወይም ለመለወጥ የመሥረውን መሣሪያ የሚሠሩ ሰዎች ከኛዓመት እስከ ሺዓመት ታሥረው ወይም ከሺ ብር እስከ ጁሺ ብር መቀጫ ከፍለው ሐሰተኞች የሆኑትንና የተለወጡትን ገንዘቦች ለመሥረውም የተሰናዳውን መሣሪያ ለውሎ ይወረሳሉ ።

የጽጌ ከዚህ በላይ የተቋጠሩት ወንጀሎች ጣባይ ጦርቅ ባልሆነ ገንዘብ የተሠሩ ለገደሆነ ቅጣቱ እህሌታ ይሆናል ።

የጽጌ የኢትዮጵያ መንግሥት ፈቅዶ ያወጣውን ስለገንዘብ የሚቋጠር ባንክ ናት ዛመልኩና ፀልኩ አስመስሎ የሚሠሩ ከኛዓመት እስከ ጽዓመት ታሥረው ከሺ ብር እስከ ሺህ ብር መቀጫ ይከፍላሉ ።

የሊትዮጵያ ስርዓት ስለ ገንዘብ ማቀበያ ስልጣን ስላለው ሲሆን፣ ወረቀትና ከዚህም ጋር የሚያዙትን የትርፍ ገንዘብ ማቀበያ ወይም የምስክር ወረቀት አስመስለው በሐሰት የሚሠሩና የሚለዩዋቸው ከጽዳቶች አስከፊ ጽዳቶች ታሥረው ከጽዳቱ አስከፊ ጽዳቱ ስር ማቀጣጠል ይከፍላሉ።

ጸደቀው ምዕራፍ

በአውነተኛ ወይም በሐሰተኛ ማንኛውም ፊርማ ስለሚሠሩ ወንጀል

የሆነ አስመስሎ የሠራው የገንዘብ ማግኘት የሆነ ለንደሆነ ከጽዳቱ አስከፊ ጽዳቱ ታሥሮ ከጽዳቱ ስር ማቀጣጠል ይከፍላል። ፍትሕ ነገሩ ላይ ለንቀጽ የሆኑ ጽዳቶች።

የሆነ አስመስሎ የሠራው የመንግሥት መሥሪያ ቤት ማግኘት የሆነ ለንደሆነ ከጽዳቱ ጽዳቱ አስከፊ ጽዳቱ ታሥሮ ከጽዳቱ ስር ማቀጣጠል ይከፍላል።

በገንዘብ ወይም በሌላ በውነተኛ ማግኘት በሌለው ሰው ላይ ችግር የሚያመጣ የማይገባ የሐሰት ቃል ጽር ያተመ ሰው ለያስመስሎ ማግኘት የሚሠሩ ሰዎች ከሚቀጠቡት ቀጣት በላይ በማግኘት የሠራው ጉዳት ለየተገመተ ለንደሆነ ወንጀል ቀጣት ይወሰድበታል።

የማናቸውንም ሰው ፊርማና ማግኘት አስመስሎ የሚሠሩ የሚያሠሩ ከጽዳቱ ጽዳቱ አስከፊ ጽዳቱ ታሥሮ ከጽዳቱ ስር ማቀጣጠል ይከፍላሉ።

ጸደቀው ምዕራፍ

የመንግሥት ቴምፕሎች ማርክ ጉርድ ወረቀት የበቡር መላፊሪያ ወረቀት (ቴኬት) ሌላም ይኸንን የመሰሉ ወረቀቶችን በመሥራት ስለሚሠሩ ወንጀል

የገንዘብ ማግኘት የፍርድ ቤት ወይም ሌላ የመንግሥት መሥሪያ ቤት ገንዘብ የሚቀበልበትን የጉርድ

ወረቀት ፣ አላገንዘብም ፣ የሚያደርገውን ፣ ቴምብርና ፣ ምልክት ፣  
( ግርክ ) የሚያደርገበትን ፣ አስመስሎ ፣ የሠራ ፣ ወይም ፣ ዋጋ  
ውን ፣ ለማግኘት ፣ የሚላውጥ ፣ ከጎዳመት ፣ እስከ ፣ ጎዳመት ፣  
ታሥር ፣ ከጎዳመት ፣ እስከ ፣ ሽብር ፣ መቀላላት ፣ ይከፍላል ፣ ወይም ፣  
ከጎዳመት ፣ በንደኛው ፣ ቅጣት ፣ ይቀጣል ።

የገጽ ፣ እንደገና ፣ ሊሠራበት ፣ አስቦ ፣ በፖለታ ፣ ቤትና ፣ በፍርድ ፣  
ቤት ፣ ወይም ፣ በሌላ ፣ ገብር ፣ መቀበያ ፣ ቤት ፣ ቴምብር ፣ የሚደ  
ረገውን ፣ የተሠራበት ፣ መሆኑን ፣ የሚመለከረውን ፣ ምልክት ፣  
ያጠፋ ሰው ፣ ከጎዳመት ፣ ወር ፣ እስከ ፣ ጎዳመት ፣ ታሥር ፣ ከጎዳመት ፣  
እስከ ፣ ሽብር ፣ መቀላላት ፣ ይከፍላል ፣ ወይም ፣ ከሁለቱ ፣ በን  
ደኛው ፣ ቅጣት ፣ ይቀጣል ።

የገጽ ፣ በሐሰት ፣ የተሠሩ ፣ ወይም ፣ የተለዋወጡ ፣ ቴምብርች ፣ መሆ  
ናቸውን ፣ እያወቀ ፣ ለሥራ ፣ የሚያገባ ፣ ከርዕድ ፣ እስከ ፣ ጎዳ  
መት ፣ ታሥር ፣ ከጎዳመት ፣ እስከ ፣ ሽብር ፣ መቀላላት ፣ ይከፍላል ።  
ወይም ፣ ከጎዳመት ፣ በንደኛው ፣ ቅጣት ፣ ይቀጣል ።

የገጽ ፣ የምድር ፣ በቡር ፣ ወረቀት ፣ (ቴኬት) ወይም ፣ ሕዝብን ፣ የሚያ  
መላልሱ ፣ የባቡርና ፣ የሌላም ፣ መኪና ፣ ሠራተኞች ፣ ለመን  
ገደኞች ፣ የሚላውትን ፣ ወረቀቶች ፣ ሁሉ ፣ አስመስሎ ፣ (ሠራ  
ወይም ፣ ብዙ ፣ ዋጋ ፣ ለማግኘት ፣ አስቦ ፣ ወረቀቶችን ፣ የሪወጠ  
ወይም ፣ እንደገና ፣ ለሥራ ፣ ለማግኘት ፣ አስቦ ፣ የተሠራባቸው ፣  
መሆናቸውን ፣ የሚመለከረውን ፣ ምልክት ፣ ያጠፋ ሰው ፣ ከጎዳመት ፣  
እስከ ፣ ጎዳመት ፣ ታሥር ፣ ከጎዳመት ፣ እስከ ፣ ሽብር ፣ መቀላላት ፣  
ይከፍላል ። ወይም ፣ ከጎዳመት ፣ በንደኛው ፣ ቅጣት ፣ ይቀጣል ።

የገጽ ፣ ቴምብርና ፣ ወይም ፣ የባቡር ፣ መላፈሪያ ፣ ወረቀት ፣ (ቴኬት)  
አስመስሎ ፣ ለመሥራት ፣ ወይም ፣ ለመለወጥ ፣ የሚሆን ፣ መሣሪያ  
የሚሠሩ ፣ ወይም ፣ መሣሪያውንና ፣ ለዚህ ፣ ነገር ፣ የሚሆነው  
ን ፣ ግናቸውንም ፣ ነገር ፣ የሚያስቀምጡ ፣ ከጎዳመት ፣ ወር ፣ እስከ ፣  
ጎዳመት ፣ ታሥረው ፣ ከጎዳመት ፣ እስከ ፣ ሽብር ፣ መቀላላት ፣  
ይከፍላሉ ። ወይም ፣ ከጎዳመት ፣ በንደኛው ፣ ቅጣት ፣ ይቀጣሉ ። ከዚህ  
በላይ ፣ እንደተባለው ፣ በይቀጡ ፣ እንኳን ፣ የነገሩ ፣ አኳኋን ፣ እየታዩ  
በአጃቸው ፣ የተገኙ ፣ ቴምብርችና ፣ ለመሥራት ፣ ወይም ፣ ለመለ  
ወጥ ፣ ያስቀመጡትን ፣ መሣሪያ ፣ ሁሉ ፣ ይወረሳሉ ።

፳ተኛ ፡ የዕረፍ ።

መጀመሪያ ፡ ክፍል ።

መዝገብ ፡ በመለወጥ ለሰሚሠራ ወንጀል ።

ዘደዘ ፡ ሕዝብን ፡ ሁሉ ፡ ወይም ፡ በተለየ ፡ ስዱን ፡ ሰው ፡ ብቻ ፡ ለመጉዳት ፡ እንዲመዛው ፡ መሉ ፡ ወይም ፡ አንድ ክፍል ፡ ዓይነተኛ ፡ መዝገብ ፡ ያዘጋጀ ፡ ወይም ፡ ለመጨመርና ፡ ለማጉደል ፡ ወይም ፡ ለሌላ ፡ አኳኝ ፡ አንድ ፡ ዓይነተኛ ፡ መዝገብ ፡ የለወጠ ፡ ወይም ፡ በአንድ ፡ ዓይነተኛ ፡ መዝገብ ፡ ላይ ፡ በሐሰት ፡ የተሠራ ፡ ማንተም ፡ ያተመና ፡ ሐሰተኛ ፡ ፈርማ ፡ የፈረመ ፡ ሰው ፡ ከጎደር ፡ እስከ ፡ ይዳመት ፡ ታሥሮ ፡ ከሃብር ፡ ገሰክ ፡ ጀደብር ፡ መቀጫ ፡ ይከፍላል ።

፳፻፲፭ ፡ የመንግሥት ፡ የመሥሪያ ፡ ቤት ፡ መዝገብ ፡ የለወጠ ።

፳፻፲፮ ፡ የጉዞ ፡ መዝገብ ፡ የለወጠ ።

፳፻፲፯ ፡ ማናቸውንም ፡ ዓይነት ፡ ማኅበር ፡ ያመጣውን ፡ የመክፈያ ፡ (የአክሲዮን) ፡ የብድር ፡ (የአብላጋሲዮን) ፡ አብር ፡ የተያያዘውንም ፡ የገንዘብ ፡ ብድር ፡ የምስክር ፡ ወረቀት ፡ የለወጠ ።

ዘደዘ ፡ ፅደቅ ፡ ለራሱ ፡ የቆመ ፡ በንክ ፡ ያወጣውን ፡ የገንዘብ ፡ ወረቀትና ፡ የምንዛሪ ፡ ወረቀት ፡ የማዘገፍ ፡ ዋክ ፡ ወይም ፡ የሚተላለፍ ፡ ወረቀት ፡ የለወጠ ፡ ሰው ፡ ከጎደር ፡ እስከ ፡ ይዳመት ፡ ታሥሮ ፡ ከሃብር ፡ እስከ ፡ ጀደብር ፡ መቀጫ ፡ ይከፍላል ።

፳፻፲፰ ፡ ክፍል ።

በሐሰተኛ ፡ ሚዛን ፡ ወይም ፡ በሐሰተኛ ፡ መለኪያና ፡ መስፈሪያ ፡ ቀላድ ፡ ስለ ሚሠራ ወንጀል ።

ዘደዘ ፡ ሐሰተኛ ፡ ሚዛን ፡ ወይም ፡ ሐሰተኛ ፡ መስፈሪያና ፡ መለኪያ ፡ የሚሠራ ከጎደር ፡ እስከ ፡ ይዳመት ፡ ታሥሮ ፡ ከጎደር ፡ እስከ ፡ ጀደብር ፡ መቀጫ ፡ ይከፍላል ። ፍትሐ ፡ ነገ ፡ እንቀጽ ፡ ገጽ ።

ዘደዘ ፡ ለማታዘል ፡ በሐሰተኛ ፡ ሚዛን ፡ የሚመዘን ፡ ወይም ፡ በሐሰተኛ ፡ መስፈሪያና ፡ መለኪያ ፡ የሚለክ ፡ ይኸንንም ፡ በቤት ፡ የሚያስቀምጥ ፡ በሐሰት ፡ መስፈሪያ ፡ ለመሰደድ ፡ ገንዘብ ፡ ጎላፊ ፡ ሁኖ ፡



ደብዳቤ የፓስፖርት ሹሞች ራሳቸው የማያውቁትን ሰው ለመገናኛ ሥራውን ይሰጡ ሰዎች ሳያስመሰክሩ ፓስፖርት የሰጡ እንደሆነ የገንዘብ አላፊነት ቢኖር አላፊ ሆነው ከ፲፮ ቀን እስከ ይወር ታሥረው ከ፲ ብር እስከ ፪ ብር መቀሜ ይከፍላሉ። ወይም ከጸቀ ባንደኛው ቅጣት ይቀጣሉ። በሐሰት ፓስፖርት ለመቀበል እንደመጣ ከሰማና ካወቀ በኋላ በሐሰት ፓስፖርት መስጠቱን የተረታ እንደሆነ ቅጣቱ ዕጥፍ ይሆናል።

ደብዳቤ በሀገር ውስጥ ለማለፍ ሐሰተኛ የይ.ሊ.ፍ ወረቀት የሚያበጅ ወይም ደገናውን የይ.ሊ.ፍ ወረቀት በሐሰት የሚለዋውጥ ወይም በሐሰት በተበጀ ወይም በሐሰት በተለዋወጠ የይ.ሊ.ፍ ወረቀት ሹሞቹን አታሉ የሚያልፍ ከ፩ ወር እስከ ፩ ዓመት ታሥሮ ከ፲ ብር እስከ ፪ ብር መቀሜ ይከፍላል። ወይም ከጸቀ ባንደኛው ቅጣት ይቀጣል።

ደብዳቤ በሐሰት የተሠራ ወይም በሐሰት የተለዋወጠ የይ.ሊ.ፍ ወረቀት የመንገዱን ከላራ ከመንግሥት የተቀበለ እንደሆነ ግን በሐሰት የተቀበለውን መልሶ ከጸ ወር እስከ ፪ ዓመት ታሥሮ ከ፩ ብር እስከ ፪ ብር መቀሜ ይከፍላል።

ደብዳቤ የይ.ሊ.ፍ ወረቀት የሚሰጡ ሹሞች የይ.ሊ.ፍ ወረቀት የሚቀበለው ሰው የነገራቸው ስም እውነት አለመሆኑን እያወቁ ያለሰሙ የይ.ሊ.ፍ ወረቀት የሰጡ እንደሆነ ከ፩ ወር እስከ ፩ ዓመት ታሥረው ከ፲ ብር እስከ ፪ ብር መቀሜ ይከፍላሉ። ወይም ከጸቀ ባንደኛው ቅጣት ይቀጣሉ።

ደብዳቤ በዘ.ሁ የይ.ሊ.ፍ ወረቀት ከመንግሥት ገንዘብ የተቀበለበት እንደሆነ ግን ከመንግሥት የተቀበለውን ገንዘብ ከፍሎ ቅጣቱንም በዕጥፍ ይቀጣል።

ደብዳቤ የመንግሥትን ሥራ ለመፍታት የሐኪም የምስክር ወረቀት በሐሰት ያበጀ ከ፩ ወር እስከ ፩ ዓመት ታሥሮ ከ፲ ብር እስከ ፪ ብር መቀሜ ይከፍላል። ወይም ከጸቀ ባንደኛው ቅጣት ይቀጣል።

ደብዳቤ የመንግሥት ሥራ ተኛ ሥራ እንዲረታ በሽታ የሌለበትን በሐሰት በሽታኛነት የሚል የምስክር ወረቀት የሚሰጡ ሐኪሞች ከ፩ ወር እስከ ፩ ዓመት ታሥረው ከ፲ ብር እስከ ፪ ብር መቀሜ ይከፍላሉ። ወይም ከጸቀ ባንደኛው ቅጣት ይቀጣሉ።



የደንበኞች ላይ ስም፣ ተሾሚ ያለሁ፣ ብሎ፣ የመንግሥት ሥራ ሲሠራ፣ የተገኘ ሰው፣ በጠፋው ጥፋት አላፈ፣ ሁኖ፣ ከጌወር፣ እስከ፣ ልዩ ልዩ ስም፣ ታሥሮ፣ ከደብዳቤ፣ እስከ፣ የደብዳቤ ማቀጫ፣ ይከፍላል። ፍትሕ፣ ነገ፣ ጭላንቀጽ፣ ደገ፣ ገጽ።

የደንበኞች ከሹመት፣ ከተሻረና ሥራውን እንዳይሠራ፣ ከተከለከለ፣ በኋላ የመንግሥት ሥራ ሲሠራ፣ የተገኘ ሰው ላይ ስም፣ ተሾሚ ያለሁ፣ ብሎ፣ የመንግሥት ሥራ ሲሠራ፣ በተገኘ ሰው ቀጣት፣ ይቀጣል። ፍትሕ፣ ነገ፣ ጭላንቀጽ፣ ደገ፣ ገጽ።

የደንበኞች ከመንግሥት ላይ ስም፣ የማዕርግ ልብ ስና፣ ኒሻን፣ ወይም ሌላ የሹመት ማዕርግ ምልክት፣ ያደረገ፣ ከጌ፣ ወር፣ እስከ፣ ልዩ ልዩ ስም፣ ታሥሮ፣ ከደብዳቤ ማቀጫ፣ እስከ፣ የደብዳቤ ማቀጫ፣ ይከፍላል። ወይም፣ ከደብዳቤ ማቀጫ፣ በንደኛው ቀጣት፣ ይቀጣል። ከተሰጠው ማዕርግ በላይ አድርጎ በገን፣ ገን፣ ከጌ፣ ብር፣ እስከ፣ ጌ፣ ብር፣ ማቀጫ፣ ይከፍላል። ፍትሕ፣ ነገ፣ ጭላንቀጽ፣ ደገ፣ ገጽ።

የደንበኞች እንዲጠብቅ፣ የተቀበለውን ወረቀትና ሌላም የመንግሥት ዕቃ በማይገባ ያጠፋና ያበላሽ ወይም እንዲበላሽና እንዲጠፋ እያወቀ ገም፣ ያለ ከጌ፣ ወር፣ እስከ ልዩ ልዩ ስም፣ ታሥሮ፣ ከደብዳቤ ማቀጫ፣ እስከ የደብዳቤ ማቀጫ ይከፍላል። ፍትሕ፣ ነገ፣ ጭላንቀጽ፣ ደገ፣ ገጽ።

የደንበኞች በሚገባ በመጣብቅ፣ ተጣብቆ እንዲጠብቅ የተቀበለውን ሰብር ወይም ከፍቶ የሚያይ የመንግሥት ሠራተኛ፣ ከጌ፣ ወር፣ እስከ ልዩ ልዩ ስም፣ ታሥሮ፣ ከደብዳቤ ማቀጫ፣ እስከ የደብዳቤ ማቀጫ ይከፍላል።

የደንበኞች ለመጠበቅ የተቀበለውን ማናቸውንም የመንግሥት ዕቃ ሰጥቶ ጭላንቀጽ፣ ለሌሎች የወሰደ ወይም እጅግ አዛውሮ ያወሰደ፣ ከጌ፣ ወር፣ እስከ ልዩ ልዩ ስም፣ ታሥሮ፣ ከደብዳቤ ማቀጫ፣ እስከ የደብዳቤ ማቀጫ ይከፍላል። ፍትሕ፣ ነገ፣ ደገ፣ ጭላንቀጽ፣ ደገ፣ ገጽ።

የደንበኞች የመንግሥት ሥራ እንዲከሰቱና እንዲጠብቅ በተሰጠው ሥራው ውስጥ በቀጥታ ወይም እጅ በማዘወር ገንዘብ የሚቀበል የመንግሥት ሠራተኛ፣ ከጌ፣ ወር፣ እስከ ልዩ ልዩ ስም፣ ታሥሮ፣ ከደብዳቤ ማቀጫ፣ እስከ የደብዳቤ ማቀጫ ይከፍላል።

የደንበኞች ለመጥቀም ወይም ሌላውን ሰው ለመጥቀም ሲል ከዋጋው በላይ አብዝተ ዕቃ የሚገዛ የመንግ

ሥት ፣ ሠራተኛ ፣ ከዋጋው ፣ በላይ ያወጣውን ፣ ገንዘብ ይሰጥ፣  
ከፍሎ ፣ ከጽ ፣ ወር ፣ እስከ ፣ ስ ፣ ዓመት ፣ ይታሠራል ።

ይህንኑ ማናቸውንም ፣ ዓይነቱ ፣ የመንግሥት ፣ ቀረጥና ግዢ ፣ የግብር ፣  
የመንግሥት ፣ ሠራተኛ ፣ በደንብ ፣ ከተወሰነው ፣ አብልጦ ፣ የተቀበለ ፣  
ወይም ፣ ተቀብሎ ፣ ለራሱ ፣ ያስቀረ ፣ ከሮወር ፣ እስከ ፣ ይ ፣ ዓመት ፣  
ታሥር ፣ የተቀበለውን ፣ ገንዘብ ፣ ከፍሎ ፣ ከጽ ፣ ብር ፣ እስከ ፣ ጸ ፣ ብር ፣  
መቀጫ ፣ ይከፍላል። ወይም ፣ ከዩቱ ፣ በገደኛው ፣ ይቀጣል።

ይህንኑ በመንግሥት ፣ ሥራው ፣ ላይ ፣ ላለ ፣ እንዲህ ፣ ሠራተኛ ፣ ለመ  
ጉዳት ፣ ወይም ፣ እንዲህ ፣ ሠራተኛ ፣ ለመጥቀም ፣ ከሌላው ፣ ሰው ፣ ገንዘብ  
የተቀበለ ፣ የመንግሥት ፣ ሠራተኛ ፣ ከጸ ፣ ወር ፣ እስከ ፣ ይ ፣ ዓመት ፣  
ታሥር ፣ ከሃ ፣ ብር ፣ እስከ ፣ ጸ ፣ ብር ፣ መቀጫ ፣ ይከፍላል።

ይህንኑ በአምስት ፣ በሹመት ፣ ከ መንግሥት ፣ በተቀበለው ፣ ሥራ ፣ ላይ  
ሁኖ ፣ የሠራውን ፣ የሚያውቀውን ፣ ምሥጢር ፣ በማይገባ ፣  
ያወጣሰው ፣ እንደ ምሥጢር ፣ ትልቅነት ፣ እየታየ ፣ ህገወር ፣ እስከ ፣  
ስ ፣ ዓመት ፣ ታሥር ፣ ከሂ ፣ ብር ፣ እስከ ፣ ጸ ፣ ብር ፣ መቀጫ ፣ ይከፍላል።

ይህንኑ የመንግሥት ፣ ሠራተኛ ፣ ሁኖ ፣ እንዲህም ፣ አስቀድሞ ወሬ በምት ፣  
ገንዘብ ፣ የሚሰጥ ፣ ከተሾመም ፣ በኋላ ፣ በመታወቅ ፣ የሚያስታውሱ  
ጉዞ ፣ ሰዓሩ ፣ ተቀባይ ፣ በሚቀጡበት ፣ ቅጣት ፣ ይቀጣል ።

ይህንኑ እንዲህ ፣ ወንጀለኛ ፣ ለመያዝና ፣ ለመመርመር ፣ የታዘዘ የመ  
ንግሥት ፣ ሠራተኛ ፣ ወንጀለኛው ፣ እንዳያመልጥ ፣ ለማድረግ ፣  
አስቦ ፣ በቀጥታ ፣ ወይም ፣ በዘወርዋራ ፣ መንገድ ፣ ለወንጀለኛው ፣  
አስታውቆ ፣ እንዳያመልጥ ፣ ያደረገ የመንግሥት ፣ ሠራተኛ ፣ እን  
ደ ፣ ወንጀሉ ፣ ትልቅነትና ፣ ትንሽነት ፣ እየታየ ፣ ከሮወር ፣ እስከ ፣ ይ  
ዓመት ፣ ታሥር ፣ ከሃ ፣ ብር ፣ እስከ ፣ ጸ ፣ ብር ፣ መቀጫ ፣ ይከፍላል።

ይህንኑ በጋራ ፣ በቴሌግራፍ ፣ ውሥጥ ፣ የሚሠራ ፣ የመንግሥት ፣ ሠራተኛ ፣  
አንድ ፣ ደብዳቤ ፣ ወይም ፣ አንድ ፣ ቴሌግራም ፣ ወይም ፣ ሌላ ተዘግቶ ፣  
የመጣ ፣ ፊት ፣ (ከሌ) የከፈተ ፣ ያጠፋ ፣ ወይም ፣ የወሰደ ፣ ወይም ፣ በሌሌቱ ፣  
ላልሆነ ፣ ለሌላ ፣ ሰው ፣ አላልፎ ፣ የሰጠ ወይም ፣ በሠሥጡ ፣ ያየ  
ውን ፣ የምሥጢር ፣ ቃል ፣ ለሌላ ፣ ሰው ፣ ያስታወቀ ፣ ያጠፋውን ፣ ፊት  
ለባለቤቱ ፣ ከፍሎ ፣ ከጸ ፣ ወር ፣ እስከ ፣ ስ ፣ ዓመት ፣ ይታሠራል።  
የተሠራው ፣ ወንጀል ፣ ገን ፣ በሌላ ፣ ሰው ፣ ላይ ገጥሞ ፣ የሚያመጣ  
የሆነ ፣ እንደጣን ፣ ከጸ ፣ ዓመት ፣ እስከ ፣ ይ ፣ ዓመት ፣ ይታሠራል።



ደብዳቤ፣ ይህንንም ፣ ወንጀል ፣ ያደረገ፣ የመገገሥት ፣ ሠራተኛ ፣ የሆነ፣ እንደ፣  
ሆነ ፣ ከፊት ፣ ወር ፣ እስከ ፣ ጸ፣ ዓመት ፣ ታሥር፣ ከዓብር፣ እስከ ፣ ደግሞ ፣  
ብር ፣ መቀላላት ፣ ይከፍላል ።

ደብዳቤ፣ ላይ፣ ስለ፣ ማሠራ፣ ወንጀል፣ ስሙን ፣ በፊት ፣  
ዳኛ ፣ ስም ፣ ለውጥ ፣ ያታለለ ፣ ከፊት ፣ ወር ፣ እስከ ፣ ጸ፣ ወር ፣ ታሥር ፣  
ከዓብር ፣ እስከ ፣ ደግሞ ፣ ብር ፣ መቀላላት ፣ ይከፍላል ። ወይም ፣ ከጸ፣ በንደኛው ፣  
ቅጣት ፣ ይቀጣል ። ፍ ፣ ነገ ፣ ግሮ ፣ አንቀጽ ።

ደብዳቤ፣ በደንብ ፣ ከተጻፉት ፣ ቅጣቶች ፣ ሌላውን ፣ ሰው ፣ ለማዳን ፣ እስከ ፣  
ወንጀል ፣ ማድረጉን ፣ እያወቀ ፣ ማናቸውንም ፣ ዓይነት ፣ ምስክር  
ያጠፋ ፣ ወይም ፣ ስለተደረገው ፣ ወንጀል ፣ ሐሰተኛ ፣ ማስረጃ ፣ ያቀረበ  
ወይም ፣ በወንጀል ፣ የተከሰሰውን ፣ ወንጀለኛ ፣ ያስጠጋና ፣ ወይም ፣  
የደበቀ ፣ ወይም ፣ ወንጀለኛው ፣ እንዳይያገገ ፣ በየምክንያቱ ፣ የረዳ  
የደበቀ ፣ ከአብር ፣ እስከ ፣ ያብር ፣ መቀላላት ፣ ከፍሎ ፣ ከፊት ፣ ወር ፣ እስከ ፣  
ፊት ፣ ዓመት ፣ ይታሠራል ። ፍ ፣ ነገ ፣ ግሮ ፣ አንቀጽ ፣ ደብዳቤ ፣ ገጽ ።

ደብዳቤ፣ ነገር ፣ ገን ፣ ጥፋቱን ፣ የደረገው ፣ ወንጀለኛ ፣ በሞት ፣ ፍርድ ፣ ወይም ፣  
ከ (ዓመት) ፣ እስከ ፣ ጸ፣ ዓመት ፣ በሚሆነው ፣ እሥራት ፣ የሚቀጣ ፣ የሆነ ፣  
እንደ ፣ ሆነ ፣ እርዳታ ፣ ያደረገለት ፣ ሰው ፣ ከፊት ፣ ዓመት ፣ እስከ ፣ ጸ፣ ዓመት ፣  
ታሥር ፣ ከዓብር ፣ እስከ ፣ ደግሞ ፣ ብር ፣ መቀላላት ፣ ይከፍላል ። ይህንንም ፣  
እርዳታ ፣ የሚያደርጉ ፣ ባል ፣ ለሚሰቱ ፣ ሚስት ፣ ለባልዎ ፣ ለጅ ፣ ለአ  
ባትና ፣ ለእናቱ ፣ ለእያቶቹ ፣ እናትና ፣ አባት ፣ ለልጆቻቸውና ፣ ለልጅ ፣  
ልጆቻቸው ፣ ወንጀል ፣ ለወንጀሎች ፣ ለእኛ ፣ እኛ ፣ ለወንጀል  
ምዋና ፣ ለእኛ ፣ አባትና ፣ እናት ፣ ለልጆቻቸው ፣ ባል ፣ ወይም ፣  
ሚስት ፣ ወንጀል ፣ ለእኛ ፣ ባል ፣ እኛ ፣ ለወንጀል ፣ ሚስት ፣  
የሆነ ፣ እንደ ፣ ሆነ ፣ ቅጣት ፣ የለባቸውም ።

ደብዳቤ፣ በፍርድ ፣ ችሎት ፣ መዝገቡን ፣ ገልጦ ፣ እንደ ፣ ዓይነት ፣ ማስረጃ ፣  
ወረቀትና ፣ የመግታትን ፣ ቃል ፣ ጽፎ ፣ ለፍርድ ፣ ቤት ፣ ከሰጠ ፣ በኋላ ፣  
አታሉ ፣ መልሶ ፣ የወሰዱ ፣ ያጉደላሉ ፣ ያጠፋ ፣ የደበቀም ፣ ከፊት ፣  
እስከ ፣ ያብር ፣ ታሥር ፣ ከዓብር ፣ እስከ ፣ ያብር ፣ መቀላላት ፣ ይከፍላል ፣  
ወይም ፣ ከጸ፣ በንደኛው ፣ ቅጣት ፣ ይቀጣል ።

፲፪ ፊት ምዕራፍ

ሁከት ፣ በማንኛውም ሰለ ማህበራዊ ወንጀል

የሕግ ጥራት ፣ የሚያከብሩት ፣ ሁከት ፣ ለመሥራት ፣ በተሰበሰቡ ጊዜ ፣ ዘበኞች ፣ ወይም ሹመት ፣ ያላቸው ሰዎች ፣ እንዲበተኑ ፣ ከዘላቂው ፣ በኋላ ተለዘዘ ፣ የማይቀበሉ ፣ የሆኑ ፣ እንዲሆኑ ፣ ከቻወር ፣ እስከ ልዩ ምዕት ፣ ታሥረው ፣ ከአብዮት ፣ እስከ ገደብ ፣ መቀላቀል ፣ ያከፍላሉ ፣ የሕግ ጥራት ፣ ወይም ሹመት ፣ እንዲበተኑ ፣ በዘላቂው ጊዜ ፣ ተለዘዘ ተቀብረው ፣ የሚበተኑ ፣ ግን ፣ ቅጣት ፣ የለባቸውም

፲፫ ተኝ ፊት ምዕራፍ

በቅጣት ፣ የታሰሩትን ለሥራዎች ፣ በመልቀቅ ስለሚሰሩ ወንጀል

የሕግ ፣ በሠራው ወንጀል ለንደ ፣ ደንቡ ፣ ተፈርዶበት ፣ ታሥሮ ፣ ከአሥር ፣ ቤት ፣ ያመለጠሰው የተያዘ ለንደሆኑ በፊት ፣ ከተፈረደበት ቅጣት ፣ በቀር ፣ ከአብዮት ፣ እስከ ስብዕት ፣ መቀላቀል ፣ ከፍለ-ከፊት ፣ ወር ፣ እስከ ፊት ፣ ወር ፣ የታሰረው ወይም ከነዚህ ቅጣቶች በጸደኛው ጠቅላይ ፣ ነገር ግን ፣ ከአሥር ፣ ቤት ፣ ሲያመልጥ ፣ ቤት ፣ ሰብር ፣ የኃይል ፣ ሥራ ፣ ሠርቶ ፣ ወይም በኃይል ለስፈራርቶ ፣ ወጥቶ ፣ እንዲሆኑ ፣ ከኋላ ፣ ወር ፣ እስከ ፣ ደ ፣ ምዕት ፣ ታሥሮ ፣ ከአብዮት ፣ እስከ ፣ ገደብ ፣ መቀላቀል ፣ ያከፍላሉ

የሕግ ፣ ለሥራዎች ፣ ከአሥር ፣ ቤት ፣ ያወጣው ወይም ፣ እንዲወጣ ፣ የረዳ ከፊት ፣ ወር ፣ እስከ ፣ ደ ፣ ምዕት ፣ ታሥሮ ፣ ከአብዮት ፣ እስከ ፣ ገደብ ፣ መቀላቀል ፣ ያከፍላሉ ፣ ነገር ግን ፣ ከአሥር ያመለጠው ወንጀል ፣ የሞት ፣ ፍርድ ፣ ወይም ፣ ከፊት ፣ ምዕት ፣ እስከ ፣ ምዕት ፣ ለሥራዎች ፣ የተፈረደበት ፣ የሆኑ ፣ እንዲሆኑ ፣ እስከ ፣ ምዕት ፣ ታሥሮ ፣ ከአብዮት ፣ እስከ ፣ ገደብ ፣ መቀላቀል ፣ ያከፍላሉ

የሕግ ፣ ለሥራዎች ፣ ከአሥር ፣ ቤት ፣ ለማውጣት ፣ የርዳታ ፣ ሥራ ፣ የሠራው ፣ ወደላይ ፣ ለባቱ ፣ ለያቱ ፣ ወደታችም ፣ ለጁ ፣ የሌላ ፣ ለጁ ፣ ወደ ጉድገን ፣ ወንጀል ፣ ለገቱ ፣ ወይም ፣ ሚስቱ ፣ እንዲሆኑ ፣ የቅጣቱ ፣ ለሁሉም ፣ ይፈረደባቸዋል

ጸደቀ፡ እሥረኛውን፡ እንዲያመልጥ፡ የረዱ፡ ወይም፡ እውቀው፡ እንዲያመልጥ፡ ያደረጉ፡ ለመጠበቅ፡ የታዘዙ፡ የወሀኒ፡ ዘበኞች፡ እንደሆኑ፡ ከጿ፡ ወር፡ እስከ፡ ይ፡ ዓመት፡ ታሥረው፡ ቆይቶ፡ ብር፡ እስከ፡ ይ፡ ብር፡ መቀላላ፡ ይከፍላሉ።

ጸደቀ፡ ተፈሪደበት፡ የታሠረው፡ እሥረኛ፡ ከእሥር፡ ቤት፡ እንዲወጣ፡ የረዱ፡ ወይም፡ እውቀው፡ የለቀቁት፡ እሥረኛ፡ የሞት፡ ፍርድ፡ የተፈረደበት፡ ወይም፡ ከ፲፭፡ ዓመት፡ እስከ፡ ስ፡ ዓመት፡ እሥረት፡ የሚፈረድበት፡ የሆነ፡ እንደሆነ፡ እስከ፡ ፭፡ ዓመት፡ ታሥሮ፡ ከ፶፡ ብር፡ እስከ፡ ፳፡ ብር፡ መቀላላ፡ ይከፍላል።

ጸደቀ፡ የታሠረውን፡ ወንጀለኛ፡ በንግሥላላነትና፡ በቸልታ፡ የለቀቀ፡ ዘበኞች፡ ከ፩፡ ወር፡ እስከ፡ ፩፡ ዓመት፡ ታሥረው፡ ከ፲፡ ብር፡ እስከ፡ ፶፡ ብር፡ መቀላላ፡ ይከፍላሉ። ወይም፡ ከጸቀ፡ በንግሥላላነት፡ ቀጣት ይቀጣሉ። ሃገር፡ ግን፡ የተለቀቀው፡ ወንጀለኛ፡ የሞት፡ ፍርድ፡ ወይም፡ ከ፲፭፡ ዓመት፡ እስከ፡ ፳፡ ዓመት፡ እሥረት፡ የተፈረደበት፡ የሆነ፡ እንደሆነ፡ ከ፶፡ ወር፡ እስከ፡ ፭፡ ዓመት፡ ታሥረው፡ ከ፳፡ ብር፡ እስከ፡ ፶፡ ብር፡ መቀላላ፡ ይከፍላሉ።

ጸደቀ፡ ያመለጠው፡ እሥረኛ፡ እስከ፡ ፶፡ ወር፡ ተገኝቶ፡ የታያዘ፡ እንደሆነ፡ ወዲያው፡ እንደተያዘ፡ የወሀኒ፡ ዘበኞች፡ ቀጣቱ ይቀርላቸዋል።

ጸደቀ፡ ከ፩፡ ሰዓራ፡ ወደሌላ፡ እንዳይዛወር፡ የተፈረደበት፡ ሰው፡ ለመኖርያ፡ የተወሰነለትን፡ ሰዓራ፡ አልፎ፡ የወጣ፡ እንደሆነ፡ ወይም፡ በእንደዚህ፡ ያለ፡ ሰዓራ፡ አትድረስ፡ ተብሎ፡ ከተከለከለ፡ በኋላ፡ ወደዚያ፡ ሰዓራ፡ የደረሰ፡ እንደሆነ፡ ከፍርዱ፡ በላይ፡ ፩፡ ዓመት፡ ይጨመርበታል። እንደዚህም፡ ማለት፡ በታ፡ የተወሰነበት፡ ለ፭፡ ዓመት፡ እንደሆነ፡ ፶፡ ዓመት፡ ይሆንበታል። ፲፡ ዓመት፡ ለጓደኛ ሆነ፡ ፲፩፡ ዓመት፡ ይሆንበታል፡ ማለት፡ ነው።

ጾተኛ ምዕራፍ።

ሐውልት፡ መታሰቢያ፡ በማፍረስና፡ በግጥፋት፡ በማበላሸት፡ ስለ፡ ሚሠራ፡ ወንጀል።

ጸደቀ፡ ሐውልት፡ መታሰቢያ፡ ስለ፡ ሕዝብ፡ ጥቅም፡ የተሠራ፡ መታሰቢያ፡ ሁሉ፡ ያፈረሰ፡ ያበላሸ፡ ያጠፋ፡ ሰው፡ ለጥፋቱ፡ ኅላፊ፡ ሁኖ፡ ከ፩፡ ወር፡ እስከ፡ ፩፡ ዓመት፡ ይታሠራል።



፲ኛተኛ ምዕራፍ

አለቃና ሥራ የሌለው ሁኔታ ሥራ ፈት በመሆኑና ደዌ የሌለበት ሰው ለማኝ በመሆኑና በሐሰት ስብከትም ስለሚሠራ ወንጀል

የደንበኞች ሥራ ወይም አለቃ ወይም መኖሪያ ቤትና ተዳር የሌለው ሥራ ፈት ሥራ ፈትነቱ የተመሰከረበት እንደሆነ ተይዞ ለከራይ ሠራተኛ ሹም ተሰጥቶ ከፊ ወር እስከ ፊ ዓመት ታሥር ይሠራል ። ላን ዋስ የሚሆነው ሰው ወይም ሥራ ያገኘ እንደሆነ ወዲያው ይፈታል ። እስከ ፊ ወር ታሥር ዋስ ያጣ እንደሆነ ግን የከራይ ሠራተኛው ሹም ለምግብ ብቻ እየሰጠ በጉልበቱ ከራይ ያጠራቀመለትን ገንዘብ በዳኞች ፊት ደረሰኝ ተቀብሎ ሰጥቶ ይለቀቃል ።

የደንበኞች ሥራ የተያዘ እንደሆነ ግን ለከራይ አሠሪው ሹም ተሰጥቶ ጠባዩና ሥራ መወደዱ አተመሰከረለት ድረስ በከራይ አሠሪው ሹም እጅ ሁኖ ይሠራል ።

የደንበኞች ደዌ የሌለበት ሰው የሌማኝነትን ሥራ ልማድ አደርጎ ሌለምን የተገኘ እንደሆነ ሥራ ፈት በሚቀጣበት ቅጣት ይቀጣል ።

የደንበኞች ማንም ሰው መንግሥትን ወይም የመንግሥትን ደንብ በስብከት የሚነቅፍ ወይም ሌላ ሐሰት ስብከት የሚሰብክ ሰው ከፊ ወር እስከ ፊ ዓመት ታሥር ከፊ ብር እስከ ፊ ብር መቀጫ ይከፍላል ። ወይም ከፊቱ በንደኛው ቅጣት ይቀጣል ።

የደንበኞች ሥራ ፈትና ለማኝ የማታለያ ልብስ ለብሶ ወይም ለስርቆት የሚረዱ መሣሪያዎች ይዘ የተገኘ እንደሆነ ቅጣቱ ሰጥኖ ይሆናል ።

፲ኛተኛ ምዕራፍ

በሃይማኖት ላይ ስለሚሠራ ወንጀል

የደንበኞች በማናቸውም ምክንያት (ምክንያት) በሆነ የመንግሥቱን የኦርቶዶክሳዊ ተዋሕዶ ሃይማኖት በላልጥ የሰደቡ ከፊ ዓመት እስከ ፊ ዓመት ታሥር ከፊ ብር እስከ ፊ ብር መቀጫ ይከፍላል ።

ደረጃ፣ በአርቶዶክሳዊ ጥቅም ላይ ለውሰድ ስርዓት፣ መንፈሳዊ ሥራ፣ የሚሠራበትን ፣ ግሕሉን ፣ ፅዋውን ፣ መስቀሉን ፣ ጥናውን ፣ ይኸንን ፣ የሰጠውን ፣ ግላዊ ፣ ቀድሞት ፣ በግልጽ ፣ የሚነቅፍ ፣ ክፍ ፣ ሠር፣ እስከ ፣ ለ ፣ ግላዊ ፣ ታሥር ፣ ስጽ ፣ ስር ፣ እስከ ፣ ሂ ፣ ስር ፣ መቀጫ ፣ ይከፍላል ፣ ፍትሕ ፣ ነገ ፣ ስለንቀጽ ፣ ስጽ ፣ ገጽ =

የሰጠው የአርቶዶክሳዊ ጥቅም ላይ ለውሰድ ስርዓት፣ ያዘዘኛውን ፣ በግል ፣ ለግላዊ ፣ የተሰጠውን ፣ ስጽ ፣ ስር ፣ በግልጽ ፣ ነቅፍ ፣ ስጽ ፣ ስር ፣ እንዲበቀጥ ፣ ያደረገ ፣ ከሐዘር ፣ እስከ ፣ ስጽ ፣ ታሥር ፣ ስጽ ፣ ስር ፣ እስከ ፣ ሂ ፣ ስር ፣ መቀጫ ፣ ይከፍላል ፣ ፍትሕ ፣ ነገ ፣ ስለንቀጽ ፣ ስጽ ፣ ገጽ =

የወንጀለኛ ፡ መቅላፊ ፡ ደንብ ።

፱ኛ ፡ አንቀጽ ።

በሰው ፡ ላይ ፡ ስለ ሚሠራ ፡ ወንጀል ።

በሰው ፡ ላይ ፡ የሚሠራ ፡ ወንጀል ፡ በ፲፫ ፡ ምዕራፍ ፡ ተከፍሏል ።

- ፩ኛ ፡ ምዕራፍ ፡ ስለ ፡ ስድብ ።
- ፪ኛ ፡ ምዕራፍ ፡ በሐሰት ፡ ስለ ፡ መወንጀልና ፡ ስለ ፡ መክሰስ ።
- ፫ኛ ፡ ምዕራፍ ፡ ስለ ፡ መምታት ፡ ስለ ፡ ማቀሳሰል ።
- ፬ኛ ፡ ምዕራፍ ፡ ስለ ፡ መዛት ።
- ፭ኛ ፡ ምዕራፍ ፡ አካል ፡ ስለ ፡ ማጉደል ።
- ፮ኛ ፡ ምዕራፍ ፡ በ ክስት ፡ ስለ ፡ መመስከር ።
- ፯ኛ ፡ ምዕራፍ ፡ ምሥጢር ፡ ስለ ፡ መግለጽ ።
- ፰ኛ ፡ ምዕራፍ ፡ ሰውን ፡ በግድ ፡ ስለ ፡ መያዝና ፡ ስለ ፡ ማሠራት ።
- ፱ኛ ፡ ምዕራፍ ፡ ዕንስ ፡ ስለ ፡ ማስወረድ ።
- ፲ኛ ፡ ምዕራፍ ፡ ስለ ፡ ዝሙት ።
- ፲፩ኛ ፡ ምዕራፍ ፡ ስለ ፡ ጥንቄላ ። ።
- ፲፪ኛ ፡ ምዕራፍ ፡ ስለ ፡ መግደል ።
- ፲፫ኛ ፡ ምዕራፍ ፡ የሰው ፡ ጤና ፡ በመርዝ ፡ ስለ ፡ ማበላሸትና ፡ ስለ ፡ መግደል ።

መጀመሪያ ፡ ምዕራፍ ።

ስለ ፡ በደብ ፡ መቀጫና ፡ ካሳ ፡ ደንብ ።

የደረሰውን ፡ በመቆየት ፡ ለማዋረድ ፡ የሰደብ ፡ ቀጥሎ ፡ እንደተጻፈው ፡ መቀጫና ፡ ካሳ ፡ ይከፍላል ።

ስም ለቀረ፡ ሰው።  
 ላም ላይ ለቀረ፡ ለሻለቀ ፡ በላም ላይ ሰው።  
 ለመቆየት ለቀረ፡ ለሻለቀ ፡ ላይ ሰው።  
 ለሻለቀ ለቀረ፡ ለሻለቀ ፡ ቀረ፡ ሰው።  
 የንጉሥ ለቀረ፡ ለሻለቀ ፡ ላይ ሰው።  
 ፈታውራሪ።  
 የንጉሥ ለቀረ፡ ለሻለቀ ፡ ላይ ሰው።  
 የንጉሥ ለቀረ፡ ለሻለቀ ፡ ቀረ፡ ሰው።  
 የንጉሥ ለቀረ፡ ለሻለቀ ፡ ፈታውራሪ ፡ ላይ ሰው።  
 ደጃዝማች ።  
 ለንጉሥ ፡ ደጃዝማች ።  
 ለራሱ ።

ካሳ ።	መቀጫ ።
ገደብ ።	ገደብ ።
ገደብ ፡ ከገደብ ።	ገደብ ፡ ከገደብ ።
ገደብ ፡ ነፍስ ።	ገደብ ፡ ነፍስ ።
ገደብ ፡ ነፍስ ።	ገደብ ፡ ነፍስ ።
ገደብ ፡ ነፍስ ።	ገደብ ፡ ነፍስ ።
ገደብ ፡ ነፍስ ።	ገደብ ፡ ነፍስ ።
ገደብ ፡ ነፍስ ።	ገደብ ፡ ነፍስ ።
ገደብ ፡ ነፍስ ።	ገደብ ፡ ነፍስ ።
ገደብ ፡ ነፍስ ።	ገደብ ፡ ነፍስ ።
ገደብ ፡ ነፍስ ።	ገደብ ፡ ነፍስ ።
ገደብ ፡ ነፍስ ።	ገደብ ፡ ነፍስ ።
ገደብ ፡ ነፍስ ።	ገደብ ፡ ነፍስ ።

የደረሰውን ፡ ላይ ሰው ፡ ማዕርግ ፡ ተቀብለው ፡ በኋላ ፡ ስርዓቱን ፡ ሰዎች ፡ ካሳቸውና ፡ መቀጫው ፡ በዚያው ፡ በሹመታቸው ፡ ገዢ ፡ እንደነበረው ፡ ማዕርግ ፡ ተወከኑ ።

የደረሰውን ማዕርግ ፡ ስም ፡ ላይ ቀበል ፡ በሹመት ፡ ሥራ ፡ ላይ ፡ የተቀመጠ ፡ የሹመት ፡ ማዕርግ ፡ አይታይ ፡ ካሳውና ፡ መቀጫው ፡ ይቆረጣል ።

የደረሰውን ላይ ፡ ደንቁር ፡ ዕውር ፡ ገብጣ ፡ ብሎ ፡ ይኸንንም ፡ በመሰለ ፡ እግ ሚኒስቴር ፡ በፈረደበት ፡ በሽታ ፡ የሚሳደብ ፡ ሰው ፡ ማዕርግ ፡ ይከሳል ። ፍትህ ፡ ነገ ፡ ላይ ፡ እንቀጽ ።

የደረሰውን ላይ ፡ የሚከላከል ፡ በትልቁ ፡ ሰደብ ፡ ራሱን ፡ ወይም ፡ ዘሩን ፡ የሚሳደብ ፡ ሰው ፡ ማዕርግ ፡ ይከሳል ። ፍትህ ፡ ነገ ፡ ላይ ፡ እንቀጽ ፡ ይገኛል ።

የደረሰውን ላይ ፡ ተመልሶ ፡ የሌሎችን ፡ የሰውን ፡ አባትና ፡ እናቱን ፡ የሚሳደብ ፡ ሰው ፡ ማዕርግ ፡ ይከሳል ።

የደረሰውን ላይ ፡ በመሰለ ፡ በመሰለ ፡ ያለበትን ፡ የሚሳደብ ፡ ሰው ፡ ማዕርግ ፡ ይከሳል ።



ምበርኝ ፡ ችሎት ፡ ላይ ፡ የሚላደብ ፡ ለተሰዳቢው ፡ ተሚክሠው ፡ በቀር ፡ ከፃ ፡ ብር ፡ እስከ ፡ ጽ ፡ ብር ፡ መቀጫ ፡ ይከፍላል። ፍትሐ ፡ ነገ ፡ ፃ። ለንቀጽ ፡ ይጀምራል ፡ ገጽ ።

ይጀምራል ፡ በማናቸውም ፡ መልካኛና ፡ በባለጉልት ፡ በምሳሌም ፡ ችሎት ፡ የሚላደብ ፡ ለተሰዳቢው ፡ ተሚክሠው ፡ በቀር ፡ ከፃ ፡ ብር ፡ እስከ ፡ ጽ ፡ ብር ፡ መቀጫ ፡ ይከፍላል።

ይጀምራል ፡ በጭቃኞችምና ፡ በማናቸውም ፡ በተራ ፡ ዳኛ ፡ ችሎት ፡ የሚላደብ ፡ ሰው ፡ ለተሰዳቢው ፡ ተሚክሠው ፡ በቀር ፡ ከፅ ፡ ብር ፡ እስከ ፡ ፲ብር ፡ መቀጫ ፡ ይከፍላል።

ይተኛ ፡ ምዕራፍ ።

በሐሰት ፡ ወንጀል ፡ ሰውን ፡ በመወንጀል ፡ በመክሰስ ፡ ስለሚሠራ ፡ ወንጀል ።

ይጀምራል ፡ ነገሩ ፡ ሐሰት ፡ መሆኑን ፡ እያወቀ ፡ ሕግ ፡ ተላልፏል ፡ ብሎ ፡ ሌላ ፡ ወን ፡ ሰው ፡ በቃሉ ፡ ሕዝብ ፡ በተሰበሰበበት ፡ ስፍራ ፡ ወይም ፡ በጋ ፡ ዜጣ ፡ ወይም ፡ ጸፎ ፡ አሳትሞ ፡ የለጠፈ ፡ ወይም ፡ ይህንኑ ፡ ጽሕ ፡ ፈት ፡ ለየሰው ፡ የሸጠ ፡ ይከፍራልና ፡ የወንጀል ፡ ወይም ፡ ለዳኛ ፡ የነ ፡ ገረ ፡ ወይም ፡ ለዚህ ፡ የሐሰት ፡ ምሳክር ፡ ያሳናዳ ፡ የወንጀልበት ፡ የወንጀሉ ፡ ትልቅነት ፡ እየታየ ፡ ከፅወር ፡ እስከ ፡ ይጻመት ፡ ታሥር ፡ ከ፲ብር ፡ እስከ ፡ ይጻብር ፡ መቀጫ ፡ ይከፍላል። ፍትሐ ፡ ነገ ፡ ላን ቀጽ ፡ ይጀምራል ፡ ገጽ ።

ይጀምራል ፡ ነገር ፡ ግን ፡ የወንጀልበት ፡ ወንጀል ፡ በሞት ፡ ፍርድ ፡ የሚያስቀጣ ፡ ወይም ፡ ከ፲፩መት ፡ እስከ ፡ ይጻመት ፡ የሚያሳሥር ፡ የሆነ ፡ እንደሆነ ፡ ከ፲ወር ፡ እስከ ፡ ይጻመት ፡ ታሥር ፡ ከ፳ብር ፡ እስከ ፡ ፳፻ ብር ፡ መቀጫ ፡ ይከፍላል። ፍትሐ ፡ ነገ ፡ ለንቀጽ ፡ ገጽ ።

ይጀምራል ፡ ሐሰተኛ ፡ ምሳክር ፡ ቁጥር ፡ ወይም ፡ ሐሰተኛ ፡ ማሰረጃ ፡ ጸፎ ፡ ሌላውን ፡ ሰው ፡ ደንብ ፡ አፍራሽና ፡ ሕግ ፡ ተላላፊ ፡ አድርጎ ፡ ወን ፡ ጀሎ ፡ ሮወር ፡ የሚያሳሥር ፡ ወይም ፡ መቀጫ ፡ ብቻ ፡ የሚያስከፍል ፡ ፍርድ ፡ የሚያስፈርድ ፡ የሆነ ፡ እንደሆነ ፡ ከ፲ወር ፡ እስከ ፡ ይጻመት ፡ ታሥር ፡ ከ፲ብር ፡ እስከ ፡ ፳፻ ብር ፡ መቀጫ ፡ ይከፍላል። ፍትሐ ፡ ነገ ፡ ለንቀጽ ፡ ገጽ ።

የገደብ፡ በሐሰት ፡ በከሰሰበት ፡ ወንጀል ፡ ተከላኸ ፡ የሞት ፡ ፍርድ ፡ ተፈርዶ  
ይዘት ፡ የሞተ ፡ እንደሆነ ፡ በከላኸ ፡ የሞት ፡ ፍርድ ፡ ይፈረድበታል።  
ወይም ፡ ነገሩ ፡ ተመርምሮ ፡ የማያስሞተው ፡ የሆነ ፡ እንደ ፡ ሆነ ፡  
ከገደብ ፡ እስከ ፡ ጽዳብ ፡ ይታሠራል። ወይም ፡ ከገደብ ፡ ብር ፡ እስከ  
ገደብ ፡ ብር ፡ መቀጫ ፡ ይከፍላል። ፍ ፡ እን ፡ ገጽ =

የገደብ፡ ለላውን ፡ ሰው ፡ ወንጀለኛ ፡ አድርጎ ፡ በሐሰት ፡ ወንጀሉ ፡ ወይም  
ከሰ ፡ በነገሩ ፡ ሳይገፋ ፡ ቀርቶ ፡ ታሉን ፡ የለወጠ ፡ ሰው ፡ ጳ ፡ ወር ፡  
ታላላቅ ፡ ከገደብ ፡ እስከ ፡ ሦስት ፡ መቀጫ ፡ ይከፍላል።

የተኛ ፡ ምዕራፍ =

በፈቃዱ ፡ ሰው ፡ ስለመታ ፡ ስላቁሰለ ፡ ወንጀለኛ ፡ ቀጣት =

የገደብ፡ ሰው ፡ የመታ ፡ የተመታው ፡ ሰው ፡ ሰምብር ፡ ያልሆነ ፡ እን  
ደ ፡ ሆነ ፡ ከገደብ ፡ ብር ፡ እስከ ፡ ሦስት ፡ መቀጫ ፡ ይከፍላል።  
ለተመታውም ፡ ስለ ፡ ከሆነው ፡ ከገደብ ፡ ብር ፡ እስከ ፡ ሦስት ፡ መቀጫ ፡ ይከፍላል ፡ ወይም ፡ ስለ ፡ መቀጫው ፡ ከገደብ ፡ ቀን ፡ እስከ ፡  
ጳ ፡ ወር ፡ ይታሠራል።

የገደብ፡ ሰምብር ፡ ያለበት ፡ እንደሆነ ፡ ከገደብ ፡ ብር ፡ እስከ ፡ ጳ ፡ ብር ፡  
መቀጫ ፡ ለተመታውም ፡ ከገደብ ፡ ብር ፡ እስከ ፡ ጳ ፡ ብር ፡ ከሆነ ፡  
ይከፍላል። ወይም ፡ ስለ ፡ መቀጫው ፡ ከገደብ ፡ ቀን ፡ እስከ ፡  
ጳ ፡ ቀን ፡ ይታሠራል።

የገደብ፡ የቁሰለ ፡ እንደሆነ ፡ ከገደብ ፡ ብር ፡ እስከ ፡ ጳ ፡ ብር ፡ መቀጫ ፡  
ለተመታውም ፡ ከገደብ ፡ ብር ፡ እስከ ፡ ጳ ፡ ብር ፡ ከሆነ ፡ ይከፍላል። ወይም ፡  
ስለ ፡ መቀጫው ፡ ከገደብ ፡ ጳ ፡ ወር ፡ እስከ ፡ ጳ ፡ ወር ፡ ይታሠራል።

የገደብ፡ የተመታው ፡ ሰው ፡ ቀሩስሉ ፡ ብርቱሁኖ ፡ እስከ ፡ ጳ ፡ ቀን ፡ ታሞ ፡  
የተኛ ፡ እንደ ፡ ሆነ ፡ በእርግጥ ፡ መታመሙ ፡ እየተመረመረ  
ከሆነው ፡ በላይ ፡ ለሐኪም ፡ ለመታመሚያ ፡ ያወጣውን ፡ ከሆነ  
ራሱ ፡ ምራ ፡ በፈታበት ፡ ጊዜ ፡ ያገኘ ፡ የነበረውን ፡ ደብዳቤው ፡  
ይከፍላል። ከገደብ ፡ ቀን ፡ በላይ ፡ እስከ ፡ ጳ ፡ ቀን ፡ ያስተኛው ፡  
እንደ ፡ ሆነ ፡ ከገደብ ፡ ብር ፡ እስከ ፡ ጳ ፡ ብር ፡ መቀጫ ፡ ይከ  
ፍላል። ከሆነውንም ፡ በዚህ ፡ ላይ ፡ ይከፍላል። ወይም ፡ ስለ ፡  
መቀጫው ፡ ከገደብ ፡ ጳ ፡ ወር ፡ እስከ ፡ ጳ ፡ ወር ፡ ይታሠራል። ጳ፡ቀን፡

ያስተኛው ፡ እንደ ፡ ሆነ ፡ ከዚህ ፡ በር ፡ እርከ ፡ የግ ፡ ብር ፡ መቀጫ ፡ ይከፍላል ። ከሳውንድ ፡ በዚህ ፡ ልክ ፡ ይከፍላል ።

ወይም ፡ በሌላ ፡ መቀጫው ከዚህ ፡ ወር ፡ እስከ ፡ ልዩ ፡ ልዩ ፡ ሆኖ ፡ ለሌላ ፡ ሰው ፡ የመታወቅ ፡ ያቀሰለው ፡ እስቀድሞ ፡ አለበት ፡ የሆነ ፡ እንደ ፡ ሆነ ፡ ከዚህ ፡ በላይ ፡ ከተጻፈው ፡ ቅጣት ፡ በቀር ፡ ከዚህ ፡ ቀን ፡ እስከ ፡ ር ፡ ወር ፡ ቅጣት ፡ ይጨመርበታል ።

የሌላ ፡ አባትና ፡ እናቱን ፡ አያቶቹን ፡ የመታወቅ ፡ ያቀሰለ ፡ ሰው ፡ ሌላ ፡ ሰው ፡ መታወቅ ፡ ወይም ፡ ሰምቦር ፡ አድርጎ ፡ ወይም ፡ አቀሰለው ፡ በሚቀጣው ፡ ቅጣት ፡ በሰጥኖ ፡ ይቀጣል ።

የሌላ ፡ ግንደ ፡ ሰው ፡ ጌ ፡ ልዩ ፡ ልዩ ፡ ያልተሳደደውን ፡ ልዩ ፡ የመታወቅ ፡ ያቀሰለ ፡ ወይም ፡ ምሳብ ፡ ከልክሎ ፡ እንዲታመም ፡ ያደረገ ፡ እንደ ፡ ሆነ ፡ ከከሳው ፡ በላይ ፡ ከፊ ፡ ወር ፡ እስከ ፡ ር ፡ ወር ፡ ይታሰባል ። በዚህ ፡ ምክንያት ፡ ከፊ ፡ ቀን ፡ የበለጠ ፡ የታመመ ፡ እንደ ፡ ሆነ ፡ ከዚህ ፡ ወር ፡ እስከ ፡ ር ፡ ልዩ ፡ ልዩ ፡ ያቀሰለው ፡ ይታሰባል ።

የሌላ ፡ ራሱን ፡ ያልቻለ ፡ ሕፃን ፡ የጣለና ፡ ትቶ ፡ የሒደከኛው ፡ እስከ ፡ ር ፡ ልዩ ፡ ልዩ ፡ ያቀሰለው ፡ በዚህ ፡ ምክንያት ፡ የቀጣለው ፡ ልዩ ፡ የሞተ ፡ እንደ ፡ ሆነ ፡ የጣለው ፡ ሰው ፡ የሞት ፡ ፍርድ ፡ ይፈረድበታል ።

ይህን ፡ ምዕራፍ ።

በሌላ ፡ መዛት ፡ ወንጀል ፡ ቅጣት ።

የሌላ ፡ ገንዘብ ፡ ስጦታ ፡ ወይም ፡ ከእንደዚህ ፡ ያለ ፡ ቦታ ፡ ገንዘብ ፡ እስቀ ፡ ምጥልኝ ፡ ወይም ፡ እንደዚህ ፡ እንደታደረገ ፡ ብሎ ፡ የማይገባውንና ፡ የሌለበትን ፡ እንዲያደርግ ፡ የሚገባውን ፡ እንዲያደርግ ፡ የሚያገዝ ፡ ይህ ፡ ያልሆነ ፡ እንደሆነ ፡ እንደሌለው ፡ መርገብ ፡ ወይም ፡ ሌላ ፡ ወን ፡ ጀል ፡ አደርጎባቸው ፡ ብሎ ፡ በጽሕፈት ፡ የዛተ ፡ ሰው ፡ የዛተበት ፡ የወንጀል ፡ ሥራ ፡ የሞተ ፡ ፍርድ ፡ የዘላለም ፡ እሥራት ፡ ከግር ፡ ተሰ ፡ ዶ ፡ የመታወቅ ፡ ፍርድ ፡ የሚያስፈርድ ፡ የሆነ ፡ እንደሆነ ፡ ከዚህ ፡ ወር ፡ እስከ ፡ ር ፡ ልዩ ፡ ልዩ ፡ ያቀሰለው ፡ ተሥሮከኛ ፡ ብር እርከ ፡ ሆኖ ፡ ብር ፡ ወ ፡ የሚያከፍላል ።

የሌላ ፡ ልግ ፡ ግን ፡ ከዚህ ፡ በላይ ፡ የተጻፈው ፡ ዛቻ ፡ ይቀላ ፡ የሆነ ፡ እን ፡ ደ ፡ ሆነ ፡ ከፊ ፡ ወር ፡ እስከ ፡ ር ፡ ልዩ ፡ ልዩ ፡ ያቀሰለው ፡ ተሥሮከኛ ፡ ከዚህ ፡ ቀን ፡ እስከ ፡ ር ፡ ወር ፡ መቀጫ ፡ ይከፍላል ።

፪፻፮ ፡ የሚያገባውንና የሌለበትን ፡ እንዲያደርግ ፡ ወይም ፡ የሚገባውን ፡  
 እንዲያደርግ ፡ የማለት ፡ ሳይሆን ፡ እንድልሀላሁ ፡ መርዝ ፡ እደርግብ  
 ሀላፊ ፡ ወይም ፡ ሌላ ወንጀል ፡ እደርግብሁሁ ፡ ብሎ ፡ በጽሕፈት ፡  
 የዘተ ፡ ሰው ፡ የዘተበት ፡ የወንጀል ፡ ሥራ ፡ የሞት ፡ ፍርድ ፡  
 የዘላለም ፡ አሥራት ፡ ከገር ፡ ተሰዶ ፡ የመታወር ፡ ፍርድ ፡  
 የሆኑ እንደ ፡ ሆነ ፡ ከፊ ፡ ወር ፡ እስከ ፡ ል ፡ ዓመት ፡ ታሥር ፡ ከ፲  
 ገር ፡ እስከ ፡ ፶ ፡ ባር ፡ መቀጫ ፡ ይከፍላል ፡ የዛተው ፡ ብቃል ፡ የሆነ ፡  
 እንደ ፡ ሆነ ፡ ጻን ፡ ከ፩ ፡ ወር ፡ እስከ ፡ ፭ ፡ ወር ፡ ታሥር ፡ ከ፲  
 ባር ፡ እስከ ፡ ፶ ፡ ባር ፡ መቀጫ ፡ ይከፍላል ።

፪፻፯ ፡ የተዘተበት ፡ ሰው ፡ የእጅ ፡ መብቅ ፡ ሞት ፡ ይጥራልና ፡ ያለ ፡ እንደ ፡  
 ሆነ ፡ ወይም ፡ ዳኛ ፡ የእጅ ፡ መብቅ ፡ ሞት ፡ ማስመራት ፡ የሚያስፈልገው  
 መሰሎ ፡ የታየው ፡ እንደ ፡ ሆነ ፡ የእጅ ፡ መብቅ ፡ ሞት ፡ እንዲለጥ  
 ይበደንበታል ።

፪ተኛ ፡ ምዕራፍ ።

በፈቃዱ ፡ የሰው ፡ አካል ፡ ያጉደለ ፡ ወንጀላኛ ፡  
 ቅጣትና ፡ የሚከፍለውም ፡ ከሣ ፡ ይገባ።

፪፻፶ ፡ የሰው ፡ አካል ፡ በፈቃዱ ፡ ያጉደለ ፡ ሰው ፡ ከክፍር ፡ እስከ ፡ ፫ ፡ ዓ  
 መት ፡ ይታወራል ። አካሉን ፡ ሳጉደለበትም ፡ ሰው ፡ የሚገባውን ፡  
 ከሣ ፡ ይከፍላል ። አካሉ ፡ የጉደለበት ፡ ልሕኪም ፡ የሚከፍለውንና ፡  
 የመታመሚያውን ፡ ከሳራ ፡ አስቀድሞ ፡ ይከፍላል ። ልሕኪምና ፡  
 ለማስታመሚያ ፡ የሚከፍለው ፡ ከከሣው ፡ ወሥጥ ፡ እየታሰባም ።

፪፻፶፩ ፡ የሰው ፡ አካል ፡ ያጉደለው ፡ አካል ፡ የማጥደል ፡ ወንጀል ፡ ያደረ  
 ገው ፡ አስቀድሞ ፡ እስከ ፡ የሆነ ፡ እንደ ፡ ሆነ ፡ ከ፩ ፡ ዓመት ፡ እስከ ፡  
 ፭ ፡ ዓመት ፡ ይታወራል ፡ ከሣውንም ፡ የሚገባውን ፡ ይከፍላል ፡

፪፻፶፪ ፡ የሰው ፡ አካል ፡ ለጉደሉ ፡ አካሉ ፡ ሳጉደለው ፡ ሰው ፡ የሚከፈው  
 በተቋረጠ ጊዜ ፡ ከሣውን ፡ በማናቀውም ፡ ምክንያት ፡ የማይከፍል ፡  
 ሰው ፡ ገን ፡ ተጣቱ ፡ ከ፩ ፡ ዓመት ፡ እስከ ፡ ፫ ፡ ዓመት ፡ ይሆናል ።

፪፻፶፫ ፡ አካሉ ፡ የጉደለበት ፡ ሰው ፡ ሥራ ፡ ለመሥራት ፡ የሚችል ፡ መሆ  
 ኑን ፡ ወይም ፡ ፈጽሞ ፡ ሥራ ፡ ለመሥራት ፡ የማይችል ፡ መሆኑን ፡  
 የጉዳቱ ፡ ልክ ፡ እንዲታወቅ ፡ ዳኛው ፡ በዐንፋ ፡ ሕኪም ፡ ወይም ፡

ልማድ ፡ በሰው ፡ በሀገሩ ፡ ወጪኛ ፡ አስመርጭሮ ፡ የጉዳቱ ፡ ልዝ ፡ ከታወቀ ፡ በኋላ ፡ እንደ ፡ ጉዳቱ ፡ መጠን ፡ ከሣው ፡ ይቈረጥለታል ።

የፀረገጽ አካሉ ፡ የጉዳለበት ፡ ሰው ፡ ፈጽሞ ፡ ሥራ ፡ ለመሥራት ፡ የማይችል ፡ የሆነ ፡ እንደ ፡ ሆነ ፡ በደንንነቱ ፡ ጊዜ ፡ ያገኝ ፡ የነበረውን ፡ ገንዘብ ፡ መሠረት ፡ አድርጎ ፡ ከሣውን ፡ መቀረጥ ፡ ነው ።

የፀረገጽ አካሉ ፡ የጉዳለበት ፡ ሰው ፡ እንደ ፡ ፈተኛው ፡ በይሆንም ፡ የአካሉ ፡ መጉዳል ፡ ጨርሶ ፡ ሥራ ፡ ለመፍታት ፡ የማይደረሰው ፡ እንደ ፡ ሆነ ፡ ከጉዳለበቱ ፡ የጉዳለው ፡ አካሉ ፡ ወይም ፡ ሣሰው ፡ ወይም ፡ ሩቡ ፡ መሆኑን ፡ በሐኪም ፡ ወይም ፡ በወጪኛ ፡ እየተመረመረ ፡ ከጉዳለበቱ ፡ የጉዳለው ፡ ግማሹ ፡ ብቻ ፡ የሆነ ፡ እንደ ፡ ሆነ ፡ ከሣውም ፡ ግማሹ ፡ ይሆናል ። ከጉዳለበቱ ፡ የጉዳለው ፡ ሣሰው ፡ የሆነ ፡ እንደ ፡ ሆነ ፡ ከሣውም ፡ ሣሰው ፡ ይሆናል ። ከጉዳለበቱ ፡ የጉዳለው ፡ ሩቡ ፡ የሆነ ፡ እንደ ፡ ሆነ ፡ ከሣውም ፡ ሩቡ ፡ ይሆናል ።

የፀረገጽ አካሉ ፡ የጉዳለው ፡ ሰው ፡ አካሉ ፡ በመጉዳል ፡ ሥራ ፡ የማይከለከለው ፡ የሆነ ፡ እንደ ፡ ሆነ ፡ አካል ፡ አጉዳዩ ፡ ወንጀለኛ ፡ ከሆነ ፡ ብር ፡ እስከ ፡ ሄደው ብር ፡ ከሣ ፡ ይከፍላል ። አሥራ ቱም ፡ ከፀረገጽ ፡ ቀን ፡ እስከ ፡ ያወር ይሆናል ።

የፀረገጽ ጃንደረብ ፡ በማድረግ ፡ የሰው ፡ አካል ፡ የጉዳለው ፡ ወንጀለኛ ፡ ከሩ ፡ ዓመት ፡ እስከ ፡ ስድስት ዓመት ፡ ይታሠራል ። በዚህም ፡ የተነሣ ፡ ታሞ ፡ ከሣ ፡ ቀን ፡ በፊት ፡ የሞተ ፡ እንደ ፡ ሆነ ፡ አካሉን ፡ የጉዳለው ፡ የሞተ ፡ ፍርድ ፡ ይፈረድበታል ። ያልሞተ ፡ እንደ ፡ ሆነ ፡ ከሣውን ፡ ከሹ ፡ ብር ፡ እስከ ፡ ሄደው ብር ፡ ይከፍላል ። የሞተ ፡ እንደ ፡ ሆነ ፡ የነፍስ ፡ ዋጋ ፡ እንደ ፡ ደንቡ ፡ ይከፍላል ።

የፀረገጽ ሥራ ፡ ያልያዘ ፡ ልጅ ፡ አካሉን ፡ የጉዳለው ፡ አካል ፡ አጉዳዩ ፡ ከሹ ፡ ሹሕ ፡ ብር ፡ እስከ ፡ ሁለት ሺሕ ፡ ብር ፡ ከሣ ፡ ይከፍላል ።

የፀረገጽ ለጊዜው ፡ ሥራ ፡ ያልያዘ ፡ ሰው ፡ አካሉን ፡ የጉዳለው ፡ ተራ ፡ ሠራተኛ ፡ እንደ ፡ ሚቀበለው ፡ ታስቦ ፡ ይቀበላል ።

የፀረገጽ ከሣ ፡ ዓመት ፡ እስከ ፡ ስድስት ዓመት ፡ ሰው ፡ አካሉን ፡ የጉዳለው ፡ ከከሣው ፡ ሩቡ ፡ ተቀንሶ ፡ ሦስቱን ፡ እጅ ፡ ይካሥ ።

የፀረገጽ ከሣ ፡ ዓመት ፡ እስከ ፡ ስድስት ዓመት ፡ ሰው ፡ አካሉን ፡ የጉዳለው ፡ ከከሣው ፡ ግማሹ ፡ ተቀንሶ ፡ ግማሹን ፡ ይካሥ ።

የፀረገጽ ከሣ ፡ ዓመት ፡ በላይ ፡ የሆነውን ፡ ሰው ፡ አካሉን ፡ የጉዳለው ፡ ከከሣው ፡ ስቱ ፡ እጅ ፡ ቀርቶ ፡ ሩቡን ፡ ይካሥ ።

የሃጻጅ ፡ በምድር ፡ በቡር ፡ በባሕር ፡ በቡር ፡ በሌላም ፡ በማናቸውም ፡  
 ሰውና ፡ ዕቃ ፡ በሚያመላልስ ፡ መኪና ፡ በማዕድን ፡ በሄን ፡ ከንሴ  
 ሲያን ፡ ሥራ ፡ በፋብሪካ ፡ ቤት ፡ ሥራ ፡ በሌላም ፡ በማናቸውም ፡  
 በትልልቅ ፡ ከንሴሲያን ፡ ሥራ ፡ በመንግሥት ፡ ሥራ ፡ ላይ ፡ እካሉ ፡  
 የጉደለ ፡ ሰው ፡ የሥራው ፡ ኩታንያ ፡ ወይም ፡ የሥራው ፡ በለቤት ፡  
 እንደ ፡ ደንቡ ፡ ከሣውንብቻ ፡ ይካሄዱ ፡ በመንግሥት ፡ ሥራ ፡ ላይ ፡  
 እካሉ ፡ የጉደለ ፡ የመንግሥት ፡ ሠራተኛ ፡ ከመንግሥት ፡ የሕዝል ፡  
 ጉዳዩን ፡ ከሣ ፡ ወይም ፡ መጠሪያውን ፡ ይቀጥላል ።

ከሣ ፡ ለመቀረጥ ፡ ማሰረጃ ፡ ምሳሌ ።

የሃጻጅ ፡ እንደ ፡ ሰው ፡ የእንዳን ፡ የከራይ ፡ ሠራተኛ ፡ ይ ፡ እጁን ፡ የቁረ  
 ጠው ፡ እንደ ፡ ሆነ ፡ የክራይ ፡ ሠራተኛውም ፡ በወር ፡ የሚያገኘው ፡  
 ጎ ፡ ብር ፡ የሆነ ፡ እንደ ፡ ሆነ ፡ ከሣው ፡ የሚቁረጠው ፡ እንደዚህ ፡ ነው ።  
 ይህ ፡ ሰው ፡ በጎ ፡ ወር ፡ የሚያገኘው ፡ ጎ ፡ ብር ፡ ሲሆን ፡ በጎ ፡ ዓመት ፡  
 የሚያገኘው ፡ ጎ ፡ ብር ፡ ይሆናል ። የሚከሰተው ፡ ሰው ፡ የከሣውን ፡  
 ገንዘብ ፡ በጎ ፡ ጊዜ ፡ የሚቀበል ፡ ከሆነ ፡ በጎ ፡ ዓመት ፡ ከሚያ ፡ ነው ፡  
 ገንብሎ ፡ ፋብ ፡ ሊካሄድ ፡ የተገባውን ፡ የሰማንያ ፡ አራቱ ፡ ፋብ ፡  
 ጎይ ፡ ነውና ፡ ከጎይ ፡ ጎይ ፡ ሊካሄድ ፡ ስልሳ ፡ ሁለት ፡ ብር ፡ ይቀራል ።  
 ስለዚህ ፡ ለዚህ ፡ እካሉ ፡ ለጉደለበት ፡ ሰው ፡ በመት ፡ ጎይ ፡ ብር ፡ ወለድ ፡  
 የሚያገኝበት ፡ ሆኖ ፡ ገንዘብ ፡ እንደ ፡ ጊዜ ፡ መካሥ ፡ ይገባል ። በሕግ ፡  
 እንደተወሰነው ፡ ይ ፡ ብር ፡ በመት ፡ ይ ፡ ብር ፡ ወለድ ፡ ሕሳብ ፡ ሁኖ ፡  
 በጎ ፡ ዓመት ፡ ስልሳ ፡ ሁለት ፡ ብር ፡ የሚወልደው ፡ ሆኖ ፡ ገንዘብ ፡  
 ጎይ ፡ ብር ፡ ከጎይ ፡ ፋብ ፡ ይሆናልና ፡ እካሉ ፡ የጉደለበት ፡ ሠራተኛ ፡  
 የሚቀበለው ፡ ይህ ፡ ነው ።

ሁለተኛ ፡ ማሰረጃ ፡ ምሳሌ ።

የሃጻጅ ፡ እንደ ፡ ሰው ፡ በወር ፡ ጎ ፡ ብር ፡ የሚያገኘውን ፡ ሰው ፡ ሁለት ፡ ዓይ  
 ኑን ፡ ያጠፋ ፡ ንንያ ፡ ሆነ ፡ ከሣው ፡ ቀጥሎ ፡ እንደተጻፈው ፡ ይቁረ  
 ጣል ።  
 የሃጻጅ ፡ እካሉ ፡ የጉደለበት ፡ ሰው ፡ በወር ፡ ጎ ፡ ብር ፡ በድምሩ ፡ በመት ፡ ጎይ ፡  
 ብር ፡ ያገኝ ፡ ነበር ። ከሣውን ፡ በንድ ፡ ጊዜ ፡ የሚቀበል ፡ ስለ ፡ ሆነ ፡

ከገደብ ጋር ፣ ፍብ ፣ ሲንሣለት ፣ ህይወት ጋር ፣ ይቀራል ። ስለዚህ ፣ ለዚህ ፣  
አካሉ ፣ ለጉዳይ ለበት ፣ በዓመት ፣ ህይወት ፣ ጋር ፣ ወለድ ፣ የሚያገኝበትን ፣  
ገንዘብ ፣ መከሥ ፣ ያገርል ።

የሕይወት ፣ ወለድ ፣ በመት ፣ በደው ፣ ዘመን ፣ እየታሰበ ፣ በመት ፣ ህይወት ጋር ፣ የሚ  
ወልደው ፣ ዋና ፣ ገንዘብ ፣ ጽ ፣ ሸሕ ፣ ጋር ፣ ይሆናል ፣ በወር ፣ ሃ ፣  
በር ፣ ያገኝ ፣ የነበረው ፣ ዓይኖቹን ፣ ካጠፋው ፣ ሰው ፣ የሚከሰው ፣ እ  
ምስት ፣ ሸሕ ፣ ጋር ፣ ነው ።

የሕይወት ፣ ይህ ፣ የተባለው ፣ ደመወዝ ፣ ለሚያገኝ ፣ ሰው ፣ ብቻ ፣ አይደለም ፣  
ነጋዴም ፣ ገበሬም ፣ ዘላለም ፣ በማናቸውም ፣ ሥራ ፣ በዓመት ፣ በብ  
ር ፣ ሐሳብ ፣ የሚያገኘውን ፣ እየታሰበ ፣ ካሆነውን ፣ ከዚህ ፣ በላይ ፣ በተ  
ጻፈው ፣ ዓይነት ፣ ታሰቦ ፣ ማስክፈል ፣ ነው ።

የብትር ፣ የቀሳለል ፣ የአካል ፣ ጉዳይ ፣ ቅጣትና ፣ ካሳ ፣ የሚቀ  
ርበትና ፣ የሚቀልበት ፣ ደንብ ።

የሕይወት ፣ ራሱንና ፣ ወገኑን ፣ ለመጠበቅ ፣ ሲል ፣ በወር ፣ መሣሪ ፣ ጠብ ፣ ከደ  
መሪ ፣ ከኃይለኛ ፣ ጋራ ፣ ሲከላከል ፣ ጠብ ፣ የሚረወው ፣ በወር ፣ መሣሪ ፣  
ጠመንኛ ፣ ተኮሶ ፣ ጦር ፣ ወርወሮ ፣ ቢሰት ፣ ያም ፣ እንደዚያው ፣ መልሶ ፣  
ጠመንኛ ፣ ተኮሶ ፣ ጦር ፣ ወርወሮ ፣ አካሉን ፣ ቢያገድለው ፣ ወይም  
ቢመታው ፣ ቢያቋቋሙ ፣ የሁለቱም ፣ ሐሳብ ፣ ለመግደል ፣ ሁኖ ፣ በወር  
መሣሪ ፣ ተመላሽ ፣ የሆኑ ፣ ካሳቸው ፣ ይቻላል ። ቅጣትም ፣ የለበት

የሕይወት ፣ ነገር ፣ ገን ፣ ጠበኛው ፣ አስቀድሞ ፣ ጠመንኛ ፣ ተኮሶ ፣ ጦር ፣ ወር  
ወሮ ፣ መላቱን ፣ የተካካዱ ፣ እንደ ፣ ሆነ ፣ ለዚህም ፣ ምስክር ፣ ያል  
ተገኘ ፣ እንደ ፣ ሆነ ፣ የገደለው ፣ አካሉ ፣ በዓይኑ ፣ ከታየ ፣ የአካል  
ጉዳይ ፣ ካሳ ፣ ይቀበል ።

የሕይወት ፣ ራሱንና ፣ ገንዘቡን ፣ ለመጠበቅ ፣ ሲል ፣ የሚኖርበትን ፣ የቤቱን ።  
አጥፍን ፣ ጥሶ ፣ ቅጥፍን ፣ እፍርሶ ፣ ወይም ፣ ተንጠላጥሎ ፣ ግድግዳ ፣ ምሶ ፣  
ወይም ፣ በያዘው ፣ በሐሰተኛ ፣ መክፈቻ ፣ ቀላልን ፣ ከፍቶ ፣ በሌሊ  
ት ፣ ኃይለኛ ፣ ሲመጣበት ፣ አካሉን ፣ ቢያገድል ፣ ወይም ፣ ቢመታና ፣  
ቢያቋቋሙ ፣ ቅጣትም ፣ ካሳም ፣ የለበትም ።

የሕይወት ፣ በማደገድ ፣ አካል ፣ በማያገድል ፣ በሠንገር ፣ ወይም ፣ በጠጠር ፣  
ጠብ ፣ ደምር ፣ በሚገድል ፣ አካል ፣ በሚያገድል ፣ በወር ፣ መሣሪ ፣  
መልሶ ፣ የመታውና ፣ አካሉን ፣ ያገድለው ፣ እንደ ፣ ሆነ ፣ አስቀድሞ ፣

በሠንገር ፡ ወይም ፡ በጠጠር ፡ ጠብያሣው ፡ ሰንበር ፡ አድርጎት ፡  
እንደ ፡ ሆነ ፡ የሰንበሩ ፡ ከሣ ፡ ይም ፡ አድርጎት ፡ ለጋደሆን ፡ የደሙን  
ከሣ ፡ እየተቀንሰለት ፡ የአካሉን ፡ ጉዳይ ፡ ከሣ ፡ ይቀበል ። በሌ ፡ ቀጣ  
ቱም ፡ ሰንበር ፡ አድርጎት ፡ እንደ ፡ ሆነ ፡ የሰንበሩን ፡ ቀጣት ፡ ደም  
አድርጎት ፡ እንደ ፡ ሆነ ፡ የደሙ ፡ ቀጣት ፡ እየተቀንሰለት ፡ የአካል ፡  
አጉዳይ ፡ ቀጣት ፡ ይቀጣል ።

የጊዳ ሰው ፡ እጉዳይ ለታላሁ ፡ ብሎ ፡ በላሰናዳው ፡ በድንገት ፡ በገኘው ፡ ድን  
ጋይ ፡ ወርውሮ ፡ በደንሳ ፡ በትር ፡ ነዝሮ ፡ ጠባ ፡ ሲገኝም ፡ እንደሱ  
ድንጋይ ፡ ወርውሮ ፡ ዳንሳ ፡ በትር ፡ ነዝሮ ፡ ወይም ፡ በሚመዘዘን ፡ በ  
ትር ፡ የመታው ፡ ያቁሰለው ፡ ወይም ፡ አካላት ፡ ጎደሎ ፡ ያደረገው ፡  
እንደሆነ ፡ ቀጣትም ፡ ከሣም ፡ የለበትም ፡ ነገር ፡ ግን አካሉን ፡ ያጎደለው ፡  
ጠመንጃ ፡ ተከሶ ፡ ጦር ፡ ወርውሮ ፡ ሆነ ፡ እንደ ፡ ሆነ ፡ ይከሣው ፡  
ግማሹ ፡ ቀርቶለት ፡ ግማሹን ፡ ይከሥ ፡ ቀጣቱም ፡ እንደዚህ ፡ ግማሹ ፡ ይሁን።

የጊዳ ፡ ጠባ ፡ ገማሪው ፡ ድንጋይ ፡ ወርውሮ ፡ በትር ፡ ነዝሮ ፡ ወይም ፡ እ  
አሰቦ ፡ ተሰናድቶ ፡ ተነሥቶ ፡ አቀንሶት ፡ እንደ ፡ ሆነ ፡ ግን ፡ አካሉን ፡  
ያጎደለው ፡ ቀጣትም ፡ ከሣም ፡ የለበትም ።

የጊዳ ፡ የሚኖርበትን ፡ የቤቱን ፡ አጥሩን ፡ ጥሶ ፡ ቅጥሩን ፡ አፍርሶ ወይም ፡  
ተንጠላጥሎ ፡ ግድግዳ ፡ ምሳ ፡ ወይም ፡ በያዘው ፡ በሌላተኛ ፡ መካ  
ፊቱ ፡ ቀላል ፡ ከፍቶ ፡ በቀን ፡ ከቤቱ ፡ ሲገባ ፡ አካሉን ፡ ያጎደለው ፡  
እንደ ፡ ሆነ ፡ ከገ ፡ ጦር ፡ እስከ ፡ ፊ ፡ ግመት ፡ ይታሠራል ።

የጊዳ ፡ በሚሰቱ ፡ ጋራ ፡ በቤቱ ፡ የዝመት ፡ ሥራ ፡ ሲሠሩ ፡ አገኝቶ ፡ የሚ  
ሰቱን ፡ ወይም ፡ የዝመት ፡ ሥራ ፡ ሲሠሩ ፡ ያገኘውን ፡ ሰው ፡ አካል ፡  
ያጎደለ ፡ እንደ ፡ ሆነ ፡ ከክፍለ ፡ እስከ ፡ ጳ ፡ ጦር ፡ ይታሠራል ። ከሣ ፡ ግን ፡  
አይከፍልም ።

የጊዳ ፡ ያልሠለጠኑ ፡ ሰዎች ፡ ልማድ ፡ አድርገው ፡ በሚሰደቡበት ፡ በትንሽ ፡  
ሰድብ ፡ ጠባ ፡ ገማሪ ፡ ሁኖ ፡ በድንጋይ ፡ ወይም ፡ በደንሳ ፡ በትር ፡  
አካሉ ፡ በጎደለበት ፡ ወይም ፡ በመታ ፡ በቁሰል ፡ ከከሣው ፡ የሰድ  
ቡ ከሣ ፡ ተቀንሰበት ፡ የሚተርፈውን ፡ ያአካል ፡ ጉዳይ ፡ ከሣ ፡ ይቀበል።

የጊዳ ፡ አሰባ ፡ ጦር ፡ በአካሉ ፡ ወይም ፡ በዘፍ ፡ ያለበትን ፡ ወይም ፡  
የሌለበትን ፡ የሚያሳፍር ፡ ሰድብ ፡ በመሰደብ ፡ ጠባ ፡ ገማሮ ፡ ተሰዳ  
ቢው ፡ በደንሳ ፡ በትር ፡ ወይም ፡ በጦር ፡ መሣሪ ፡ አካሉን ፡ በያጎደ  
ለው ፡ በመታው ፡ ወይም ፡ በያቁሰለው ፡ በሚያሳፍረው ፡ በቀጣት ፡ ይ

ሙን፣ በሚያረጋግጡ ሰድብ ሰድቦ በሰው ፊት ስለሚቀርቡ ሰድብ  
 ድብ ፣ ቀዳሚ ተቆ፣ ከካሳው ግማሹ ፣ ተቀንሶበት ግማሹን ይቀበል።  
 የሃሳብ ስድስት ፣ በሚያቀርቡ ፣ በሚያሳፍራው ፣ ለዘርም ፣ ስልጣን ፣ የመ  
 ሰደቢያ ፣ ስም ፣ ሁኖ ፣ በሚገኝ ፣ በክፍ ፣ ስድብ ፣ ጠብ ፣ ጆምሮ ፣  
 አካሉ ፣ የጉደለ ፣ አንድ ፣ ሆነ ፣ ምንም ፣ የአርሱ ፣ የአካሉ ፣ መጉደል ፣  
 ሕሙም ፣ ሁኖ ፣ በሰጠው ፣ የተሰደበውም ፣ ሰድብ ፣ አንድ ፣ ሕመም ፣  
 ሁኖ ፣ ጉዳቱ ፣ ይሳጠዋል ፣ ከካሳው ፣ ሦስቱ ፣ አጅ ፣ ቀርቶበት ፣ ስ  
 ዳን ፣ አጅ ፣ ብቻ ፣ ይቀበል ፣ አካሉ ፣ ሳይጉደል ፣ በትርፍ ፣ ቀንታ ፣  
 ብቻ ፣ የሆነ ፣ አንድ ፣ ሆነ ፣ ግን ፣ ካሳ ፣ የለውም ።

የሚገኝ በመሆኑ ፣ በማሳሳት ፣ ወይም ፣ ሰውነት ፣ ወይም ፣ በለመጠን  
 ቀቅ ፣ ወይም ፣ ደንብ ፣ በለመራጸም ፣ አለፈቀዱ ፣ የሰው ፣ አካል ፣  
 የጉደለ ፣ የመታ ፣ ያቀሰለ ፣ ወይም ፣ የሰው ፣ አካል ፣ ለጉደለበት ፣  
 ለተሰታበት ፣ ለቀሰለበት ፣ ምክንያት ፣ የሆነ ፣ ከ፤ ቀን ፣ አሰከ ፣ ፈ ፣  
 ወር ፣ ይታወራል ፣ ካሳውን ፣ ግን በሙሉ ፣ ይሃክል ።

በሰው አካል ፣ ጉዳይ ።

የአካል ፣ ጉዳይ ፣ በያይታ ፣ ቀጥሎ ፣ ተጽፎአል።

አደኛ ፣ ስለራሱ ፣ ቀል ።

የሚገኝ ፣ ስለራሱ ፣ ቀል ፣ ወይም ፣ ላያቀርብ ፣ ተመቶ ፣ አጥንቶ ፣ የተሰበረ ፣ አን  
 ደ ፣ ሆነ ።

የተኛ ፣ ስለሌሎች ።

የሚገኝ ፣ ስለሌሎች ፣ የረሰለ ፣ አንድ ፣ ሆነ ።  
 ይ ፣ ግደኑ ፣ የረሰለ ፣ አንድ ፣ ሆነ።  
 ቀንደቡ ፣ ተቀዶ ፣ ያህንን ፣ በትክክል ፣ የማይሸፍንለት ፣ የሆነ ፣ አንድ ፣  
 ሆነ ።

የተኛ ፣ ስለሌሎች ።

የሚገኝ ፣ አፍንጫው ፣ በቀራሽ ፣ የተፎካካ ፣ አንድ ፣ ሆነ ።  
 የአፍንጫው ፣ ከ-ሽኩሽ ፣ ተሰብሮ ፣ ትንፋሹን ፣ በትኩክል ፣ ማግባትና ፣  
 ማውጣት ፣ የከለከለው ፣ አንድ ፣ ሆነ ።

ፀተኛ ስለጆሮ

የግደግጥጥ ጆሮው ፣ የተገነጠለ፣ እንደሆነ ።  
 ሁለቱ ጆሮው ፣ የተገነጠለ፣ እንደሆነ ።  
 አንዱ ጆሮው ፣ ቁስሎ ፣ በጭራሽ የማይሰማለት ፣ የሆነ እንደሆነ ።  
 ሁለቱ ጆሮው ፣ ቁስሎ ፣ በጭራሽ የማይሰማለት ፣ የሆነ እንደሆነ ።

ፀተኛ ስለ አፍና ስለ ከንፈር

የግደግጥጥ የታችኛው ከንፈሩ ፣ ተቋርጦ ፣ ውኃ ለመጠጣትና ምራቁን ለመሰበሰብ ፣ የሚያስቸግረው ፣ የሆነ እንደሆነ ።  
 የግደግጥጥ ከንፈሩ ፣ ሳይቋረጥ ፣ እፋ ፣ ተጣም ፣ መልኩ ፣ የተበላሸ ፣ እንደሆነ ።  
 የላይኛው ከንፈሩ ፣ ተቋርጦ ፣ ጥርሱንና ደዱን ለመሸፈን ፣ የሚያስቸግረው ፣ የሆነ እንደሆነ ።  
 የግደግጥጥ መላሉ ፣ ተቋርጦ በጭራሽ መናገር የሚከለክለው የሆነ እንደሆነ ።  
 እየተገለጸ ፣ ጥቂት ፣ ጥቂት የሚያናግረው ፣ የሆነ እንደሆነ ።

አተኛ ስለ ጥርስ

የግደግጥጥ ጥርሱ ፣ የወለቀ ፣ እንደሆነ ።  
 ከመንጋጋው ፣ አንዱ ፣ ወይም ብዙው ፣ ተሰብሮ ፣ ጠንካራ ፣ መብል በጥንካሬ ለመብላት ፣ የሚችል ፣ የሆነ እንደሆነ ።

አተኛ ስለ እንገት

የግደግጥጥ እንገቱ ፣ መጋጠሚያ ፣ ሠረዳ ፣ ተሰብሮ ፣ ወይም ፣ ተነቅሎ ፣ ምግብ ፣ መመላለሱ ፣ የቀረ ፣ እንደሆነ ።  
 የግደግጥጥ በእንገት ፣ ሥፍ ፣ መበጠስ ፣ አካሉ ፣ እየላላ ፣ ሠገቡና ፣ ሽንጡ ፣ ወይም ፣ መላ ፣ አካሉ ፣ የሰነፈና ፣ የላላበት ፣ እንደሆነ ።  
 የግደግጥጥ ለጊዜውም ፣ የዳኑ መስሎ ፣ ወደ ውጭ ፣ ሳይጠጣ ፣ ተመልሶ ፣ የተናወጠ ፣ እንደሆነ ።  
 የግደግጥጥ ማንቀሳቀሱ ፣ ተቋርጦ ፣ የዳኑ እንደሆነ ፣ ጥቂት ፣ ጥቂት ፣ መብል ፣ ብቻ ፣ እያስገባለት ፣ ብዙ ፣ ለመብላት ፣ የከለከለው ፣ እንደሆነ ።

ፀተኛ ስለ አጅ

የግደግጥጥ ቀኝ ፣ አጅ ፣ ወይም ፣ የግራ ፣ አጅ ፣ የተቋረጠ ፣ ወይም ፣ የሰለለ ፣ እንደሆነ ።  
 ሆኖ ፣ ሁለት ፣ አጅ ፣ የተቋረጠ ፣ ወይም ፣ የሰለለ ፣ እንደሆነ ፣ ቀጣ

ቱና ፡ ከሣው ፡ ዕጥፍ ፡ ይሆናል ።

አውራጣቱ ፡ የተቋረጠ ፡ እንደሆነ ።

ይተኛውን ፡ ጣቱን ፡ (ሌባ ፡ ጣቱን ) የተቋረጠ ፡ እንደሆነ ።

የተኛና ፡ ይተኛ ፡ ስተኛ ፡ ጣቶቹ ፡ የተቋረጡ ፡ እንደሆነ ።

በደቁረጡም ፡ ደርቀው ፡ የቀሩ ፡ እንደሆነ ።

፱ኛ ፡ ስለገደረትና ፡ ስለጠጡት ፡ ስለሽንጥም ።

የሃይደረቱ ፡ ወይም ፡ ጉድጉ ፡ ተሰብሮ ፡ ትንፋሽ ፡ የከለከለው ፡ ውጋት ላል ፡ እየሆነ ፡ የታመመና ፡ ሥራ ፡ የከለከለው ፡ እንደሆነ ።

የሃይደረቱን ፡ ተቋርጦ ፡ ወገቡ ፡ ተሰብሮ ፡ የማይቀጠል ፡ ሁኔታ ፡ የታመመ ፡ እንደሆነ ።

የሃይደረቱን ፡ ተቋርጦ ፡ ወገቡ ፡ ተሰብሮ ፡ ጉብጣ ፡ የሆነ ፡ እንደሆነ ። ሽንጡ ፡ ተቋርጦ ፡ ወገቡ ፡ ተሰብሮ ፡ የሆነ ፡ መሰሉ ፡ ወደውጭ ፡ ስይወጣና ፡ ሥራ ፡ ሳይጀምር ፡ ተመልሶ ፡ የተነሣበት ፡ እንደሆነ ። የሴት ፡ ጅምር ፡ ጠቷ ፡ የተቋረጠ ፡ እንደሆነ ።

የሃይደረቱ ፡ ጠቷ ፡ የተቋረጠ ፡ እንደሆነ ። ቅጣቱና ፡ ከሣው ፡ ዕጥፍ ፡ ይሆናል ።

፲፩ኛ ፡ ስለአባል ፡ ዘርፍ ፡ ስለማሳወን ።

የሃይደረቱ ፡ አባል ፡ ዘርፍ ፡ በጭራሽ ፡ የተቋረጠ ፡ እንደሆነ ። የቋረጠው ፡ ከጂ ፡ እስከ ፡ ፲ ፡ ዓመት ፡ ይታወራል ።

የሃይደረቱ ፡ አባል ፡ ዘርፍ ፡ ሳይቋረጥ ፡ ተቀጥቆጠ ፡ ዘርፍ ፡ ለመገቢራት ፡ የማይችል ፡ የሆነ ፡ እንደሆነ ፡ እንደዚሁ ፡ ይቀጣል ።

የሃይደረቱ ፡ የሴት ፡ ማሳወንዋ ፡ ቁስሎ ፡ የሚያስነውራት ፡ ወይም ፡ ዘርፍ ፡ ለመቀበልና ፡ ልጅ ፡ ለመውለድ ፡ የከለከላት ፡ እንደሆነ ፡ እንደዚሁ ፡ ከጂ ፡ ዓመት ፡ እስከ ፡ ፲ ፡ ዓመት ፡ ይታወራል ።

፲፪ኛ ፡ ስለእግር ።

የሃይደረቱ ፡ እግር ፡ እግሩ ፡ የተሰበረ ፡ ወይም ፡ የሰለለ ፡ እንደሆነ ። ሁለት ፡ እግሩ ፡ የተሰበረ ፡ ወይም ፡ የሰለለ ፡ እንደሆነ ። ቅጣቱና ፡ ከሣው ፡ ዕጥፍ ፡ ይሆናል ።

የሃይደረቱ ፡ እግሩ ፡ በይሰበርም ፡ በይሰለም ፡ ቅልጥሙ ፡ ወይም ፡ ጭንቅ ፡ ተሰብሮ ፡ ዓጥንቱ ፡ የወጣ ፡ እንደሆነ ።

የጊዜ ስህተት ፡ የገንዘብ ፡ መለሰ ፡ ወደውጭ ፡ ሳይመጣ ፡ ሥራ ፡ ሳይጀምር ፡ ተመልሶ ፡ የወለቀ ፡ እንደሆነ ።

የገንዘብ ፡ የአግራ ፡ ጀምት ፡ ተበጥሶ ፡ ወይም ፡ አጥር ፡ ጥቂት ፡ ጥቂት ፡ አዩ ፡ ረገጠ ፡ ያስክራ ሰው ፡ እንደሆነ ።

የገንዘብ ፡ ተረኪዎች ፡ ፈርሶ ፡ ወይም ፡ ተሸምቅቆ ፡ መገኘት ፡ የማይቻረግበት ፡ ወጭ ፡ አግራ ፡ ተንጠልጥሎ ፡ በምርኩዝ ፡ የሚሰሩ ፡ የሆነ እንደሆነ ።

አገልግሎት ፡ ምዕራፍ ።

በሐሰት ፡ ምዕክርነት ፡ ስለ ፡ ሚህራ ፡ ወንጀል ።

የጊዜ ፡ በሐሰት ፡ የመሰከረ ፡ ወይም ፡ በማናቸውም ፡ ነገር ፡ በሆንጋሪያው ፡ ለማወቅ ፡ ስለሚፈልገው ፡ ነገር ፡ ተጠርቶ ፡ በተጠየቀ ፡ ጊዜ ፡ የሐሰት ፡ ቃል ፡ የተናገረ ፡ ሰው ፡ በሐሰት ፡ መመስከሩ ፡ ነው ፡ ከሆነ ፡ ወር እስከ ፡ ስድስት ፡ ታሥር ፡ ከሆነ ፡ ብር ፡ እስከ ፡ ሁለት ፡ መቶ ፡ ዶላር ፡ ላል ። ፍትሐ ፡ ነገ ፡ ግዢ ፡ አንቀጽ ፡ ፳፯ ።

የጊዜ ፡ በነፍሱ ግዳይ ፡ ነገር ፡ በሐሰት ፡ የመሰከረ ፡ ከሆነ ፡ ወር ፡ እስከ ፡ ሁለት ፡ ታሥር ፡ ከሆነ ፡ ብር ፡ እስከ ፡ ሁለት ፡ መቶ ፡ ዶላር ፡ ላል ።

የጊዜ ፡ በሐሰት ፡ የተመሰከረ ፡ ሰው ፡ ነፍሱ ፡ ገዳይ ፡ ይሙት ፡ በቃ ፡ ተፈርዶ ፡ ይሰጥ ፡ የተገደለ ፡ እንደ ፡ ሆነ ፡ ግን ፡ በሐሰት ፡ መመስከር ፡ ያስገደለው ፡ የሞት ፡ ፍርድ ፡ ያፈረደ ፡ በቃል ፡ ፍትሐ ፡ ነገ ፡ ግዢ ፡ አንቀጽ ፡ ፳፯ ።

የጊዜ ፡ ጸኛው ፡ ለማወቅ ፡ ስለሚያስፈልገው ፡ ነገር ፡ ወይ ፡ ቸሎት ፡ እንዲጠራ ፡ አውቆ ፡ ማ ፡ ቸውንም ፡ የሐሰት ፡ ነገር ፡ በመዝገብ ፡ ወይም ፡ በዓይን ፡ ተኛ ፡ ወረቀት ፡ ውሥጥ ፡ ጽሬ ፡ የሚያቀርብ ፡ ምዕክር ፡ ከሆነ ፡ ወር ፡ እስከ ፡ ስድስት ፡ ታሥር ፡ ከሆነ ፡ ብር ፡ እስከ ፡ ሁለት ፡ መቶ ፡ ዶላር ፡ ላል ። ፍትሐ ፡ ነገ ።

የጊዜ ፡ በሐሰት ፡ ከመሰከረ ፡ በኋላ ፡ ጸኛው ፡ የምዕክርነት ፡ ቃል ፡ ተጠራ ፡ ጥር ፡ በመረመረው ፡ ጊዜ ፡ ለጸኛው ፡ አውነቱን ፡ አውጥቶ ፡ የተናገረ ፡ እንደ ፡ ሆነ ፡ ቅጣቱ ፡ እየሌላ ፡ ይሆንልታል ፡ ፍትሐ ፡ ነገ ፡ ግዢ ፡ አንቀጽ ፡ ፳፯ ።

የጊዜ ፡ በሐሰት ፡ ከመሰከረ ፡ በኋላ ፡ ፍርድ ፡ ሳይፈረድ ፡ በቆሎ ፡ አውነቱን ፡ ተናገሮ ፡ ቃሉን ፡ የለወጠ ፡ ሰው ፡ ከረተኛው ፡ ቃሉ ፡ የኋለኛው ፡



ወር፣ እስከ፣ ፊ፣ ዓመት፣ ታሥር፣ ከሃብር፣ እስከ፣ ጭብር፣ መቀመጫ፣  
ይከፋላል ። ፍትሐ ፣ ነገ፣ ጭንቀት ፣ ለንቀጽ ፣ ይህ ፣ ገጽ ።  
የሃይማኖት ጥያቄ ፣ የወንጀል ፣ ለደራሲ ፣ በወር ፣ መሣሪያ ፣ በማስፈራራት ፣  
ከይህ ፣ እስከ ፣ ፊ ፣ በሚሆን ፣ ለገደብ ፣ ለባሪነት ፣ የሆነ ፣ ለንደ ፣ ሆነ ፣  
ከሃብር ፣ እስከ ፣ ጭብር ፣ መቀመጫ ፣ ከፍለ ፣ ከፊ ፣ ዓመት ፣ እስከ ፣  
ፊ ፣ ዓመት ፣ ይታሠራል ።

የሃይማኖት ለማሳደግ ለሚያስፈልገው ፣ ለራሱ ፣ ጥቅም ፣ ሲል ፣ ጅምር ፣ ሰው ፣ ይዘ  
በቤት ፣ ውሥጥ ፣ ዘግቶ ፣ የሚያስቀምጥ ፣ ወይም የሚያላር፣ ሰው ፣  
ከፊ ፣ ዓመት ፣ እስከ፣ ጭብር ፣ ዓመት ፣ ታሥር ፣ ከሃብር ፣ ለባሪነት ፣ ጭብር ፣  
መቀመጫ ፣ ይከፋላል ። ፍትሐ ፣ ነገ ፣ ጭንቀት ፣ ለንቀጽ ፣ ይህ ፣ ገጽ ።

የሃይማኖት ለሌሊቶች ፣ በግዳ ፣ ተይዞ ፣ የተቀመጠው ፣ ወይም ፣ የታሠ  
ረው ፣ ሰው ፣ የአካል ጉዳይ ፣ ለደጋ ፣ ያገኘው ፣ ለንደ ፣ ሆነ ፣ በግደ  
ያስቀመጠው ፣ ወይም ፣ ያሠረው ፣ ሰው ፣ ለንደ ፣ ይገባ ፣ የአካል ፣  
ጉዳይ ፣ ከሃ ፣ ከሦ ፣ ከይ ፣ ዓመት ፣ እስከ ፣ ፊ ፣ ዓመት ፣ ይታሠራል ፣  
ወይም ፣ ተገርፎ ፣ ከፊ ፣ ወር ፣ እስከ፣ ጭብር ፣ ዓመት ፣ ይታሠራል ።

የሃይማኖት ሰው ፣ በገደብ ፣ ይዘ ፣ ለሥር ፣ የደባደብ ፣ ለንደ ፣ ሆነ ፣ ከሃውን ፣  
ከፍለ ፣ ከፊ ፣ ዓመት ፣ እስከ፣ ጭብር ፣ ዓመት ፣ ይታሠራል ፣ ከሃብር ፣ ለባሪነት ፣  
ጭብር ፣ መቀመጫ ፣ ይከፋላል ።

የሃይማኖት ሰው ፣ የያዘ ፣ ያሠረ ፣ ሰው ፣ የሐሰት ፣ ልብ ፣ ለብ ፣ በሐሰት ፣ ስም ፣ ተጠ  
ርቶ ፣ ወይም ፣ በሐሰት ፣ የመንግሥት ፣ ተላካዬ ነው ፣ በሐሰት ፣ የሆነ ፣ ለንደ ፣  
ሆነ ፣ ተገርፎ ፣ ከፊ ፣ ዓመት ፣ እስከ ፣ ፊ ፣ ዓመት ፣ ይታሠራል ።

የሃይማኖት ሰው ፣ በላይ ፣ በተጻፉት ፣ የወንጀሉት ፣ ሥራ ፣ የተያዘው ፣ የታ  
ሠረው ፣ ሰው ፣ በዚህ ፣ ምክንያት ፣ የገንዘብ ፣ ጉዳት ፣ ለግዳት ፣  
ለንደ ፣ ሆነ ፣ ሥርዓቱ ፣ ለየታየ ፣ ያሠረው ፣ ሰው ፣ ይከፋላል ።

ዘመነኛ ምዕራፍ

ዕንባን ፣ በማሰወረድ ፣ ስለ ሚሠራ ወንጀል ።

የሃይማኖት ሰው ፣ በገደብ ፣ ለሚሠራ ወንጀል ፣ ለንደ ፣ ወርድ ፣ የደረገች ፣ ለንደ ፣  
ሆነ ፣ ወይም ፣ ሌላ ፣ ሰው ፣ ለንደ ፣ ያስወርድላት ፣ የፈቀደች ፣ ለንደ ፣ ሆነ ፣  
ዕንባን ፣ የወረደ ፣ ለንደ ፣ ሆነ ፣ ከፊ ፣ ዓመት ፣ እስከ፣ ጭብር ፣ ዓመት ፣ ታሥር ፣  
ከሃብር ፣ እስከ ፣ ጭብር ፣ መቀመጫ ፣ ከፍለ ፣ ከፊ ፣ ዓመት ፣ እስከ ፣ ጭብር ፣  
መቀመጫ ፣ ይከፋላል ። ፍትሐ ፣ ነገ ፣ ጭንቀት ፣ ለንቀጽ ፣ ይህ ፣ ገጽ ።

የጸሐይ በሌት የቀም ፡ ፈቃድ ፡ ዕንባ ፡ እንዲወርድ ፡ ያደረገ ፡ ሰው ፡ ከ፩ ወር ፡ እስከ ፡ ፩ ዓመት ፡ ታሥር ፡ ከሃብር ፡ እስከ ፡ ደደ ፡ ብር ፡ መቀላቀል ፡ ይከፍላል ። ፍትሐ ፡ ነገ ፡ ፃፂ ፡ እንቀጽ ፡ ፲፮ ።

የጸሐይ ዕንባን ፡ ለማስወረድና ፡ የደካሙን ፡ ዋጋ ፡ ለማግኘት ፡ ከሐኪም ፡ ከአዋላጅ ፡ ሴት ፡ ጋራ ፡ ተነጋግሮ ፡ ተዋውሎ ፡ ለሌት የቀም ፡ ያመጣ ላትና ፡ ያስወረዳት ፡ እንደ ፡ ሆነ ፡ ሐኪሙና ፡ አዋላጁ ቱ ፡ በሚቀጡ በት ፡ ቅጣት ፡ ላይ ፡ ከደ ፡ እንደ ፡ ተሠምሮ በት ፡ ይቀጣል ።

የጸሐይ የዕንባ ፡ ሴት ፡ መሆኑን ፡ አውቆ ፡ በኃይል ፡ ወይም ፡ በሌላ ፡ ምክንያት ፡ እንዲያስወርዳት ፡ ያደረገ ፡ ከ፲፭ ፡ ዓመት ፡ እስከ ፡ ፳ ዓመት ፡ ታሥር ፡ ይቀጣል ።

የጸሐይ ሐኪሞች ፡ መድኃኒት ፡ ቀማሚዎች ፡ ዕንባ ፡ የሚያስወርድ ፡ መድኃኒት ፡ ያደረገ ፡ እንደ ፡ ሆነ ፡ በዚህም ፡ ምክንያት ፡ ስንሱ ፡ የወረደ እንደ ፡ ሆነ ፡ ከደ ዓመት ፡ እስከ ፡ ፯ ዓመት ፡ ይታሠራል ። ስለመቀላቀል ፡ ከደብር ፡ ሺሕ ፡ እስከ ፡ ፯ ፡ ሺሕ ፡ ብር ፡ ይከፍላሉ ። ወይም ፡ ከጸቱ ፡ በገደኛው ፡ ቅጣት ፡ ይቀጣሉ ።

፲፮ ፡ ምዕራፍ ።

በዝመት ፡ ስለሚሠራ ፡ ወንጀል ።

የጸሐይ የዝመትን ፡ ፈቃድ ፡ የሚያነሳሡ ፡ ሥዕሎችን ፡ እያሳለ ፡ ወይም ፡ ለዝመት ፡ ፈቃድ ፡ ምክር ፡ የሚሆን ፡ መጽሐፍ ፡ እየጻፈ ፡ ወይም ፡ ይህንን ፡ የመሰሉ ፡ የዝመትን ፡ ፈቃድ ፡ የሚያነሳሡ ፡ ሌሎችንም ፡ ነገሮች ፡ ለሐዝብ ፡ የሚያሳይ ፡ ወይም ፡ የሚሸጥ ፡ ፯ ወር ፡ ታሥር ፡ ከሃብር ፡ እስከ ፡ ደደ ብር ፡ መቀላቀል ፡ ይከፍላል ። ወይም ፡ ከጸቱ ፡ በገደኛው ፡ ቅጣት ፡ ይቀጣል ። ፍትሐ ፡ ነገ ፡ ፲፩ ፡ እንቀጽ ፡ ፯ ፡ ፲፮ ።

የጸሐይ ባል ፡ ካላት ፡ ሴት ፡ ጋራ ፡ አለፈቃዷ ፡ በኃይል ፡ የዝመት ፡ ሥራ ፡ የሚሠራ ፡ ከ፩ ፡ ዓመት ፡ እስከ ፡ ፪ ዓመት ፡ ይታሠራል ።

የጸሐይ ባል ፡ ካላት ፡ ከሌላ ፡ ሴት ፡ ጋራ ፡ በፈቃዷም ፡ የዝመት ፡ ሥራ ፡ የሚሠራ ፡ ሰው ፡ ከሮ ፡ ወር ፡ እስከ ፡ ፩ ዓመት ፡ ታሥር ፡ ከ፳ ፡ ብር ፡ እስከ ፡ ያብር ፡ መቀላቀል ፡ ይከፍላል ። ፍትሐ ፡ ነገ ፡ ፃ፭ ፡ እንቀጽ ፡ ፲፱ ፡ ፲፮ ። ይህም ፡ ፍርድ ፡ የሚፈጸመው ፡ በሷ ፡ የከሰሰና ፡ እርግጥ ፡ መሆኑን ፡ ያስረዳ ፡ እንደ ፡ ሆነ ፡ ነው ። ሴቷም ፡ በዚህ ፡ ቅጣት ፡ ትቀጣለች ።



፫፻፺፯፡ ጸገ፡ በፍትሐነገሥት ፡ ለነቀጽ ፡ ገጽ ፡ አንድ  
 ደጋቡ ፡ የተከለከሉት ፡ ከሥጋዊና ፡ ከመንፈሳዊ ፡ ዘመዶች ፡ ጋራ ፡  
 የዝመት ፡ ሥራ ፡ የሠሩ ፡ እንደ ፡ ሆነ ፡ ከ፯ ፡ ወር ፡ እስከ ፡ ስ፡ዓመት ፡  
 ታሥረው ፡ ከጽ ፡ ብር ፡ እስከ ፡ ያ፡ ብር ፡ መቀጫ ፡ ይከፍላሉ ። ፍትሐ  
 ነገ ፡ አንቀጽ ፡ ገጽ ።

፫፻፺፰ (ወንድ ፡ አስተማሪ ፡ ከሚያስተምራት ፡ ሴት ፡ ልጅ ፡ ወንድም ፡ ለማ  
 ሳደግ ፡ ከተቀበላት ፡ ከአደራ ፡ ልጅ ፡ ጋራ ፡ በዝመት ፡ ሥራ ፡ የተገ  
 ናኝ ፡ እንደ ፡ ሆነ ፡ ከ፯ ፡ ወር ፡ እስከ ፡ ስ፡ዓመት ፡ ታሥሮ ፡ ከ፻ ፡ ብር ፡  
 እስከ ፡ ጺ፻ ፡ ብር ፡ መቀጫ ፡ ይከፍላል ። ፍትሐ ፡ ነገ ፡ ጸ፬ ፡ አንቀጽ ፡  
 ፻፳ ፡ ገጽ ።

፫፻፺፱ ከዚህም ፡ በላይ ፡ የተቁጠሩት ፡ ወንጀሎች ፡ በግልጽ ፡ ከልተደረ  
 ጉና ፡ የተበደሉት ፡ ሰዎች ፡ በጻፉ ፡ ከልከሰሱ ፡ በቀር ፡ ቀጣት ፡ እይ  
 ፈረድም ።

፬፻፲ በዝመት ፡ ሥራ ፡ ቁጥኝ ፡ ጨብጥ ፡ ያስያዙ ፡ ሰው ፡ ከ፻ ፡ ብር ፡ እስከ ፡  
 ሺ፻ ፡ ብር ፡ ከሣ ፡ ይከፍላል ። ከዚህም ፡ በቀር ፡ መታመሚያና ፡ መታ  
 ከሚያ ፡ ይሰጣል ።

፲፩፻፺ ፡ ምዕራፍ ።

በጥንቁቅ ፡ በሌ ፡ ሚሠራ ፡ ወንጀል ።

፬፻፳ ፡ ማናቸውም ፡ ዓይነት ፡ ጠንቋያ ፡ በሐሰት ፡ ሰውን ፡ ለማታለልና ፡  
 ገንዘብ ፡ ለማግኘት ፡ የጠንቆላ ፡ ሥራ ፡ ሲሠራ ፡ የተገኘ ፡ እንደ ፡ ሆነ ፡  
 ወያም ፡ የጠንቆላ ፡ መጽሐፍ ፡ ሲጽፍና ፡ ሲያጽፍ ፡ የተገኘ ፡ እንደ ፡  
 ሆነ ፡ ከ፯ ፡ ወር ፡ እስከ ፡ ስ፡ዓመት ፡ ታሥሮ ፡ ከ፻ ፡ ብር ፡ እስከ ፡ ጺ፻ ፡ ብር ፡  
 መቀጫ ፡ ይከፍላል ።

፬፻፳፫ ፡ ማናቸውም ፡ ዓይነት ፡ ጠንቋያ ፡ ለማታለልና ፡ ገንዘብ ፡ ለማግኘት ፡  
 ብቻ ፡ ሳይሆን ፡ ሌላውን ፡ ሰው ፡ ለመጉዳት ፡ አስቦ ፡ የጥንቁቅ ፡ ሥራ ፡  
 ሲሠራ ፡ የተገኘ ፡ እንደ ፡ ሆነ ፡ ከ፯ ፡ ዓመት ፡ እስከ ፡ ስ፡ዓመት ፡ ታሥሮ ፡ ከ፻ ፡  
 ብር ፡ እስከ ፡ ሺ፻ ፡ ብር ፡ መቀጫ ፡ ይከፍላል ። ፍትሐ ፡ ነገ ፡ ፵፯ ፡  
 አንቀጽ ፡ ፫፻፲ ፡ ገጽ ።

፬፻፳፮ ፡ ማናቸውም ፡ ዓይነት ፡ ጠንቋያ ፡ በራሱ ፡ ፈቃድ ፡ ወያም ፡ ገንዘብ ፡  
 ለማግኘት ፡ ከሌላ ፡ ሰው ፡ ጋራ ፡ ተነጋግሮ ፡ ሌላውን ፡ ሰው ፡ የሚ  
 ጉዳ ፡ መርከፍ ፡ የሚሆን ፡ መድኃኒት ፡ አሰናድቶ ፡ የሰጠ ፡ እንደ ፡ ሆነ

ከጳጳ መት ፡ አስከ ፡ ራዕመት ፡ ታሥሮ ፡ ከሮሃ ፡ አስከ ፡ ጳጳ ፡ ብር ፡ መ  
ቀጫ ፡ ይከፍላል ። መርዝ ፡ የተደረገበት ፡ ሰው ፡ በዚህ ፡ በወንጌል ፡  
መርዝ ፡ የሞተ ፡ እንደሆነ ፡ በአስመዳዩና ፡ በወንጌል ፡ በየቱም ፡ የሞ  
ት ፡ ፍርድ ፡ ይፈረድበታል ። ፍትሐ ፡ ነገ ፡ ግኝ ፡ እንቀጽ ፡ ለጳጳ ፡ ገጽ ።

ገደብ ፡ ምዕራፍ ።

በላንፍስ ፡ ገዳይ ፡ ፍርድና ፡ ቅጣት ።

ፀፃፀ ፡ የንፍስ ፡ ገዳይ ፡ ፍርድ ፡ በሦስት ፡ ወገን ፡ ይፈጸማል ።

ፀፃፈ ፡ ስደት በቂም ፡ በበቀል ፡ ወይም ፡ በድንገተኛ ፡ ጠብ ፡ መገደሉን ፡  
በቀሉ ፡ ወይም ፡ በምስክርኛ ፡ ያመነ ፡ እንደሆነ ፡ የሞት ፡ ፍርድ ፡  
ይፈረድበታል ።

ፀፃገ ፡ የተኛ ፡ በቂም ፡ በበቀል ፡ በድንገተኛም ፡ ጠብ ፡ በሆነ ፡ አገዳዲ ፡  
ተመርምሮ ፡ የማያስሞተው ፡ ሁኖ ፡ የተገኘ ፡ እንደሆነ ፡ በእሥ  
ራት ፡ ይቆጣል ። ወይም ፡ የንፍስ ፡ ሞት ፡ ይከፍላል ።

ፀፃ፯ ፡ የተኛ ፡ ለወፍ ፡ ለአራዊት ፡ የወረወረው ፡ ሌላውን ፡ ሰው ፡ ገደሉ በ  
ት ፡ እንደሆነ ፡ ግን ፡ የነገሩ ፡ አኳኋን ፡ አየተመረመረ ፡ በታ ፡ ተወስ  
ኖለት ፡ ይቆጣል ።

ፀፃ፰ ፡ አገዳዲ ፡ ለሞት ፡ የማያበቃው ፡ ሁኖ ፡ ከተፈረደበት ፡ በኋላ ፡  
የሚቹ ፡ ወገኖች ፡ የንፍስ ፡ ሞት ፡ ከገዳይ ፡ ጋራ ፡ እንደተሰማሙ ፡  
ይቀበሉ ፡ እንዲ ፡ ዳኛ ፡ ወሰኖ ፡ ይህንን ፡ ያህል ፡ ተቀበሉ ፡ ብሎ ፡  
ሊያስገድዳቸው ፡ አይችልም ።

ፀፃ፱ ፡ አገዳዲ ፡ ለሞት ፡ የማያበቃው ፡ ሁኖ ፡ ፍርድ ፡ ለሰደት ፡ ወይም ፡  
ለቅጣት ፡ ብቻ ፡ የሆነ ፡ እንደሆነ ፡ አገደላለሁ ፡ ሳይል ፡ አሳስቶ ፡  
ወይም ፡ በገግቶ ፡ ወይም ፡ ተጫውቶ ፡ መሆኑ ፡ ከታወቀ ፡ በኋላ ፡  
ቅጣት ፡ ወይም ፡ ሰደት ፡ ብቻ ፡ የሆነ ፡ እንደሆነ ፡ የሚቹ ፡ ወገኖች  
አለቁጋ ፡ እንዳይቀሩ ፡ ገዳይ ፡ ብር ፡ ከፍሎ ።

ፀፃ፲ ፡ ነፍስ ፡ ገዳይ ፡ እንዲሞት ፡ ፍትሐ ፡ ነገሥቱ ፡ ያሙት ፡ በቃ ፡ ብሎ ፡  
ከፈረደና ፡ ነገሡም ፡ በፍርድ ፡ ከተሰማማ ፡ በኋላ ፡ ለዚህ ፡ ሥራ ፡  
የተሾሙት ፡ ሰዎች ፡ በተወሰነው ፡ ቀንና ፡ ሰዓት ፡ ለዚህ ፡ በተዘጋጀ  
ው ፡ ሰፍራ ፡ የሞት ፡ ቅጣቱን ፡ ይፈጸማሉ ።

በሰው ፡ ላይ ፡ ስለ ፡ ሚሠራ ፡ ወንጀል ።

፳፻፲፭ ፡ የሞት ፡ ፍርድ ፡ ተፈርዶበት ፡ የሞተውን ፡ ሰው ፡ ራሱ ፡ ወስደው ፡ ለመቀበር ፡ ዘመዶቹ ፡ በሌሎች ፡ እንደ ደንቡ ፡ ይፈቀድላቸዋል ።

፳፻፲፮ ፡ የወንጀል ፡ ሴት ፡ የሞት ፡ ፍርድ ፡ የተፈረደበት ፡ እንደ ሆነ ፡ አስከት ወልድ ፡ ድረስ ፡ ፍርዱ ፡ ሳይፈጸም ፡ ይቁያል ። ፍትሐ ፡ ነገ ፡ ጽኑ ፡ እንቀጽ ፡ ያገፀ ፡ ገጽ ።

፳፻፲፱ ፡ መግደሉን ፡ እስከ ፡ የገደለ ፡ ሰው ፡ በገዳይነቱ ፡ የሞት ፡ ፍርድ ፡ ይፈረድበታል ። ወይም ፡ ያገዳደሉ ፡ ነገር ፡ እየተመረመረና ፡ እየታየ ፡ ለዘለዓለም ፡ ወይም ፡ ከጅ ፡ እስከ ፡ ጽዳመት ፡ ይታሠራል ።

፲፫ተኛ ፡ ምዕራፍ ።

የሕዝብን ፡ ጤና ፡ በማበላሸት ፡ ስለ ፡ ሚሠራ ፡ ወንጀል ።

፳፻፲፱ ፡ ለሕዝብ ፡ ጤና ፡ በሚሆን ፡ በውኃ ፡ ጉድጓድና ፡ በኩሬ ፡ ወይም ፡ በሌላ ፡ በማናቸውም ፡ ውኃ ፡ ማጠራቀሚያ ፡ መርዝ ፡ ጨምሮ ፡ የሰውን ፡ ጤና ፡ የሚያበላሽ ፡ ከፎ ፡ ዓመት ፡ እስከ ፡ ጽዳመት ፡ ይታሠራል ። በዚሁም ፡ ምክንያት ፡ ሰው ፡ የሞተ ፡ እንደ ፡ ሆነ ፡ በውኃው ፡ ውሥጥ ፡ መርዝ ፡ በሠመረው ፡ ሰው ፡ የሞት ፡ ፍርድ ፡ ይፈርድበታል ። የሰውም ፡ አካል ፡ የጉደለ ፡ እንደ ፡ ሆነ ፡ እንደ ደንቡ ፡ የአካል ፡ ጉዳይ ፡ ከሣ ፡ ከሦ ፡ ከጅ ፡ ዓመት ፡ እስከ ፡ ፯ ፡ ዓመት ፡ ይታሠራል ።

፳፻፲፳ ፡ ከዚህ ፡ በላይ ፡ የተጻፉት ፡ ወንጀሎች ፡ የተደረጉት ፡ በንገህላል ነት ፡ የሆነ ፡ እንደ ፡ ሆነ ፡ በዚሁም ፡ በንገህላልነቱ ፡ ምክንያት ፡ የተደረገው ፡ አደጋ ፡ የሰው ፡ ሕይወት ፡ ያጠፋ ፡ እንደ ፡ ሆነ ፡ በንገህላልነት ፡ ያደረገው ፡ ሰው ፡ ከ፯ ፡ ወር ፡ እስከ ፡ ፩ ፡ ዓመት ፡ ታሥሮ ፡ ከ፫ ፡ ብር እስከ ፡ ፳፻ ፡ ብር ፡ መቀጫ ፡ ያክፍላል ። ወይም ፡ ከ፫ ፡ ብር ፡ በንደኛው ፡ ቀጣት ፡ ይቀጣል ።

የወንጀለኞች ፣ መቀጫ ፣ ደንብ ።

ፀተኛ ፣ አንቀጽ ።

በገንዘብ ፣ ላይ ፣ በሌላው ስራ ላይ ወንጀል ።

መጀመሪያ ፣ ምዕራፍ ።

ጀተኛ ፣ ምዕራፍ ።

፫ተኛ ፣ ምዕራፍ ።

፬ተኛ ፣ ምዕራፍ ።

፭ተኛ ፣ ምዕራፍ ።

፮ተኛ ፣ ምዕራፍ ።

በሌላ ስርዓት ።

በወንጀልነትና ፣ በቀጣኛነት ፣ በሌላ ፣ ሚደረግ ፣ ስርዓት ።

በሌላ ምክንያት ፣ በሌላ ምክንያት ።

የሰው ፣ ርስታና ፣ ጉልቱ ፣ እንደደረገ ፣ የቆመ ውንጀል ፣ በማፍረስ ፣ በሌላ ፣ ሚደረግ ፣ ወንጀል ።

የንግድ ፣ ዕቃና ፣ የፋብሪካ ፣ ቤት ፣ ስፍ ፣ በመለወጥ ፣ በሌላ ሚደረግ ፣ ወንጀል ።

በማቃጠል ፣ በሌላ ሚደረግ ፣ ወንጀል ።

መጀመሪያ ምዕራፍ

በሰርቆት ስለሚሆኑ ወንጀል

፩፻፲፯፣ የራሱ ስልጣን ላይ ለሌላው ሰው ማግኘት ምኞት ማሳደግ፣ ገንዘብ፣ ክብር፣ በቀን ለሚሰጠው ሰው ከፊት ጋር ለሌላው ሰው ማስገባት ይታሰባል።

፩፻፲፰፣ በሌላ ሰው ላይ ጥላቻ ማድረግ፣ ለሌላው ሰው ጥላቻ ማድረግ፣ ገንዘብ ማግኘት ምኞት ማሳደግ፣ ገንዘብ ማግኘት ምኞት ማሳደግ፣ ገንዘብ ማግኘት ምኞት ማሳደግ ይታሰባል።

፩፻፲፱፣ ሌላው ሰው ላይ ጥላቻ ማድረግ፣ ለሌላው ሰው ጥላቻ ማድረግ፣ ገንዘብ ማግኘት ምኞት ማሳደግ፣ ገንዘብ ማግኘት ምኞት ማሳደግ ይታሰባል።

፩፻፳፬፣ ሌላው ሰው ላይ ጥላቻ ማድረግ፣ ለሌላው ሰው ጥላቻ ማድረግ፣ ገንዘብ ማግኘት ምኞት ማሳደግ፣ ገንዘብ ማግኘት ምኞት ማሳደግ ይታሰባል።

፩፻፳፮፣ ሌላው ሰው ላይ ጥላቻ ማድረግ፣ ለሌላው ሰው ጥላቻ ማድረግ፣ ገንዘብ ማግኘት ምኞት ማሳደግ፣ ገንዘብ ማግኘት ምኞት ማሳደግ ይታሰባል።

፩፻፳፱፣ ሌላው ሰው ላይ ጥላቻ ማድረግ፣ ለሌላው ሰው ጥላቻ ማድረግ፣ ገንዘብ ማግኘት ምኞት ማሳደግ፣ ገንዘብ ማግኘት ምኞት ማሳደግ ይታሰባል።

፩፻፳፻፣ ሌላው ሰው ላይ ጥላቻ ማድረግ፣ ለሌላው ሰው ጥላቻ ማድረግ፣ ገንዘብ ማግኘት ምኞት ማሳደግ፣ ገንዘብ ማግኘት ምኞት ማሳደግ ይታሰባል።



እንዲታሠር ፣ ይፈረድበታል ። እሥራቱ ፣ ግን ፣ ትልልቅ ፣ ሌቦች ፣  
 ከሚታሠሩበት ፣ ከዋናው ፣ ወህኒ ፣ ሳይሆን ፣ በተለየ ፣ በታደታሠራል ።  
 ፳፻፱ ፣ ሦስት ፣ ጊዜ ፣ የሰርቆት ፣ ሥራ ፣ የሠራ ፣ ሌባ ፣ የሌብነቱ ፣ ትልቅ ፣  
 መሆን ፣ እየታየ ፣ ተገርፎ ፣ ከ፤ ፣ ወር ፣ እስከ፤ ፣ ዓመት ፣ ይታሠራል ።  
 ፳፻፳፩ ፣ ከዚህ ፣ በላይ ፣ በተጻፈው ፣ የሰርቆት ፣ ነገር ፣ ሌባው ፣ የሰረቀውን ፣ ለባ  
 ለቤቱ ፣ ይከፍላል ። ከሣራም ፣ እንዳለው ፣ ከሣራውን ፣ በታለበደክፍላል ።

የተኛ ፣ ምዕራፍ ።

በወምበደነት ፣ ወይም ፣ በቀግኛነት ፣ ሰርቆት ፣ ስለሚሠራ ፣ ወንጀል ።

፳፻፳፫ ፣ የራሱ ፣ ያልሆነውን ፣ የሌላውን ፣ ሰው ፣ ገንዘብ ፣ ሲሰርቅ ፣ ገን  
 ዘቡን ፣ በመውሰዱ ፣ ላይ ፣ በለቤቱን ፣ ያጥላላው ፣ እንደሆነ ፣ ጉዳቱ ፣  
 እየታየ ፣ ተገርፎ ፣ ከ፤ ፣ ወር ፣ እስከ ፣ ፩ ፣ ዓመት ፣ ይታሠራል ።

፳፻፳፪ ፣ በግጥላላቱም ፣ አቀላላጭ ፣ እንደሆነ ፣ የቀሰል ፣ ከሣ ፣ አካሉን ፣ አጉ  
 ድሎት ፣ እንደሆነ ፣ የአካል ፣ ጉዳይ ፣ ከሣ ፣ ከፍሎ ፣ የግፈኝነቱን ፣ መቀመጫ ፣  
 እንደደንበው ፣ ከፍሎ ፣ ከ፩ ፣ ዓመት ፣ እስከ ፣ ፫ ፣ ዓመት ፣ ይታሠራል ።

፳፻፳፪ ፣ ቀሚያ ፣ ሰርቆት ፣ የሚሠራ ፣ ሰው ፣ በቀን ፣ ወይም ፣ በሌሊት ፣  
 ከ፪ ፣ እስከ ፣ ፮ ፣ የሚሆኑ ፣ ሰዎች ፣ እስከትሎ ፣ ከመካከላቸው ፣ እንደ  
 ኛው ፣ እንኳ ፣ የጠር ፣ መሣራ ፣ ይዘ ፣ እንደሆነ ፣ ሁሉም ፣ ተገርፈው ፣  
 ከ፩ ፣ ዓመት ፣ እስከ ፣ ፮ ፣ ዓመት ፣ ታሥረው ፣ ይቀጣሉ ፣ ፍትሐ ፣ ነገ  
 ግዘ ፣ እንቀጽ ፣ ፫፻፲፭ ፣ ገጽ ።

፳፻፳፮ ፣ በወንበደነት ፣ ወይም ፣ በቀግኛነት ፣ የሰውን ፣ ገንዘብ ፣ ለመስረቅ ፣  
 ለስቀድም ፣ ምክንያት ፣ ያሰናዳ ፣ የሰርቆቱንም ፣ ሥራ ፣ ከሠራ ፣ በኋላ  
 የሰረቀውን ፣ ገንዘብ ፣ የራሴ ፣ ገንዘብ ፣ ነው ፣ ብሎ ፣ የተናገረ ፣ እንደ  
 ሆነ ፣ ወይም ፣ ሰርቆቱን ፣ ለመደበቅ ፣ ለመስሎ ፣ አረጋግጦ ፣  
 የሐሰት ፣ ምስክር ፣ ያቀረበ ፣ እንደሆነ ፣ ከ፪ ፣ ብር ፣ እስከ ፣ ፱ ፣ ብር ፣  
 መቀመጫ ፣ ከፍሎ ፣ ከ፩ ፣ ወር ፣ እስከ ፣ ፫ ፣ ወር ፣ ይታሠራል ።

፳፻፳፯ ፣ ሌቦች ፣ የሰርቆቱን ፣ ሥራ ፣ የሠሩት ።

፳፻፳፰ ፣ ልደኛ ፣ ሌሊት ፣ የሆነ ፣ እንደሆነ ።

፳፻፳፱ ፣ የተኛ ፣ ፪ ፣ ወይም ፣ ከዚህ ፣ የበለጠ ፣ የሆኑ ፣ እንደሆነ ።

፳፻፴፬ ፣ የተኛ ፣ ከመካከላቸው ፣ ልዩ ፣ ወይም ፣ ብዙዎቹ ፣ በግልጽ ፣ ወይም ፣  
 በሺሽግ ፣ መሣራ ፣ የያዙ ፣ እንደሆነ ።

፩፻፵፱፡ ፀተኛ ፡ አጥር፡አፍርሰው፡ወይም፡ ተንጠላጥለው፡ ገድገዳ ፡ ምሰው ፡  
ወይም ፡ በሐሰተኛ፡ ቀላል፡ ከፍተኛው፡ከሚኖርበት፡ከቦታው፡ወይም፡  
ከቤቱ ፡ ገቢ ፡ ካለው ፡ ቤት ፡ ገብተው ፡ በባለሥልጣን ፡ ሹሞች ፡  
ስም ፡ ተጠርተው ፡ ወይም ፡ የሐሰት ፡ መለዩ ፡ ለብሰው ፡ ወይም ፡  
በሐሰት ፡ የባለሥልጣን ፡ ሹሞች ፡ ትእዛዝ ፡ ነው ፡ ብለው ፡ እንደሆነ ፡

፩፻፵፳፡ ፩ተኛ፡ በመሣሪ ፡ እያስፈራሩ ፡ የሆነ ፡ እንደሆነ፡  
ይህንንም ፡ ጅቱንም ፡ ነገር ፡ በንድነት ፡ አድርገው ፡ የሰርቆት ፡ ሥራ ፡  
የሠሩ ፡ ሰዎች ፡ እስከ ፡ ጽ ፡ ዓመት ፡ ይታሠራሉ ።

፪ተኛ ፡ ምዕራፍ ።

በማጭበርበርና ፡ በማታለል ፡ ስለ ሚሠራ ወንጀል ።

፩፻፵፲፡ በማይገባ ፡ በማጭበርበር ፡ ለራሱ ፡ ጥቅም ፡ የሚሆነውን ፡  
ገንዘብ ፡ ለማግኘት ፡ የራሱ ፡ አስመስሎ ፡ የሚወስድ ፡ ወይም ፡  
ለሌላ ፡ ሰው ፡ አላልፎ ፡ የሚሰጥ ፡ ሌቦችንም ፡ መርቶ ፡ የሚያሰርቅ ፡  
ወይም ፡ አሰርቆ ፡ ገንዘብ ፡ ለመቀበል ፡ የሚያስፈርም ፡ ከ። ብር ፡  
እስከ ፡ ፪። ብር ፡ መቀላላ ፡ ከፍሎ ፡ ከ፩ ፡ ዓመት ፡ እስከ ፡ ፪ ፡ ዓመት ፡  
ይታሠራል ።

፩፻፵፫፡ ለመክፈል ፡ አለመቻሉን ፡ እያወቀ ፡ በዱቤ ፡ የንግድ ፡ ዕቃ ፡ የሚ  
ወስድ ፡ በአጭብርቦ፡ ቅጣት ፡ ይቀጣል ።  
አጭብርቦ፡ የሚባለው ፡ ከዚህ ፡ ቀጥሎ ፡ ያለው ፡ ነው ።

፩፻፵፬፡ ጾዶኛ ፡ እውነተኛ ፡ ሰው ፡ ሳይሆን ፡ ከእውነተኛ ፡ ሰው ፡ ጋራ ፡ እየዋለ  
ራሱን ፡ እውነተኛ ፡ የሚያስመስል ፡ ነው ።

፩፻፵፭፡ ፩ተኛ ፡ በማስመስል ፡ በጥንቄላ ፡ ወይም ፡ በአስማት ፡ ሥራ ፡ እየሠራ ፡  
መድኃኒት ፡ የሚያደርግ ፡ ነው ።

፩፻፵፮፡ ፪ተኛ ፡ የተሸጠ ፡ ገንዘቡን ፡ የታገተ ፡ አስመስሎ ፡ ለመሸጥ ፡ የሚያ  
ሰማማ ፡ ነው ።

፩፻፵፯፡ ፩ተኛ ፡ የራሱ ፡ ያልሆነውን ፡ ገንዘብ ፡ የራሱ ፡ አስመስሎ ፡ የሚሸጥና ፡  
የሚያስማማ ፡ ነው ። ለዕዳውም ፡ የሚያሰጥ ፡ ወይም ፡ ለዕዳው ፡  
የሚከፍል ፡ ነው ።

፩፻፵፰፡ በዕድሜው ፡ ያነሰ ፡ ወይም ፡ አእምሮው ፡ የጉዳለ ፡ መሆኑን ፡ እያ  
ወቀ ፡ የገንዘብ ፡ ወረቀት ፡ የሚያስፈርም ፡ ወይም ፡ ለሌላ ፡ ሰው ፡



ዘበ ፡ ጉዳት ፡ የሚያመጣበትን ፡ ቃል በሐሰት ፡ የጸፈ ፡ ከቺወር ፡ እበ  
ከ ፡ ይ ፡ ዓመት ፡ ታሥር ፡ ከጽ ፡ ብር ፡ እስከ ፡ ይጀ ፡ ብር ፡ መቀጫ  
ይከፍላል ፡ በለፈር ማውና ፡ በለማንተሙም ፡ የገንዘብ ፡ ጉዳት ፡ እን  
ዳለበት ፡ ለገንዘብ ፡ ነገር ፡ አላፈ ፡ ይሆናል ፡

፬፻፶፮ ፡ ከዚህ ፡ በላይ ፡ ዙጋሬው ፡ በወንበዴነት ፡ በማታለልና ፡ በማጥበ  
ርበር ፡ የሰረቀውን ፡ ገንዘብ ፡ ለባለቤቱ ፡ ይከፍላል ፡ ከሚረዳም ፡  
እንዳለበት ፡ በታሰበ ፡ ለከሚረው ፡ አላፈ ፡ ሁኖ ፡ ይከፍላል ፡

፬፻፶፯ ፡ ምዕራፍ ፡ ሆ

የሰው ፡ ርስቱና ፡ ጉልቱ ፡ እንዳይደፈር ፡ የቀመ  
ሙን ፡ ደንብ በማፍረስ ፡ በሚሰራ ፡ ወንጀል ፡

፬፻፶፯ ፡ በታረሰና ፡ ዘርቦቱዘራበት ፡ ሰብልም ፡ በለበት ወይም በማናቸውም ፡  
ዓይነት ፡ የእርሻና ፡ የአታክልት ፡ ሥራ ፡ በተሠራበት ፡ በሌላ ሰው ፡  
ርስትና ፡ ጉልት ፡ ላይ ፡ የቀንድ ፡ ከብቶን ፡ ወይም ፡ የጋማ ፡ ከብ  
ቱን ፡ ላይ መብቅ ፡ ቀርቶ ፡ እየለቀቀ ፡ የሚያስጠፋ ፡ ሰው ፡ የጠፋ  
ውንም ፡ ግምቱን ፡ ከፍሎ ፡ ከ፲ ፡ ብር ፡ እስከ ፡ ፳ ፡ ብር ፡ መቀጫ  
ይከፍላል ፡ ፍትሐ ፡ ነገ ፡ ግዛ ፡ አንቀጽ ፡ ፫፻፲፫ ፡ ገጽ ፡

፬፻፶፮ ፡ በታረሰና ፡ ዘር ፡ በተዘራበት ፡ ሰብልም ፡ በለበት ፡ ወይም ፡ ማና  
ቸውም ፡ ዓይነት ፡ የእርሻና ፡ የአታክልት ፡ ሥራ ፡ በተሠራበት ፡  
በሌላ ሰው ፡ ርስትና ፡ ጉልት ፡ ላይ ፡ የቀንድ ፡ ከብቶቹን ፡ ወይ  
ም ፡ የጋማ ፡ ከብቶቹን ፡ እየነጻ ፡ ወስዶ ፡ የሚያስጠፋ ፡ ከ፳ ፡ ብር ፡  
እስከ ፡ ፶ ፡ ብር ፡ መቀጫ ፡ ከፍሎ ፡ ከ፳ ፡ ወር ፡ እስከ ፡ ፳ ፡ ወር ፡  
ይታሠራል ፡ ለባለገንዘቡም ፡ ግምቱን ፡ ይከፍላል ፡

፬፻፶፯ ፡ ግንም ፡ ሰው ፡ ርስቱን ፡ ሲሸጥ ፡ ሲለውጥ ፡ ሲሸጥ ፡ ርስቱን ፡  
ለሌላ ፡ ሲያዛውር ፡ በባለሥልጣኑ ፡ በአገሩ ፡ ዳኛ ፡ ላይ ፡ ያልተጻ  
ፈ ፡ ከ፲ ፡ ብር ፡ እስከ ፡ ፳፻ ፡ ብር ፡ መቀጫ ፡ ይከፍላል ፡ ወላቸውም ፡ ለ  
ይረጋም ፡ ፍርስ ፡ ነው ፡

፬፻፶፱ ፡ ዳኞች ፡ በሥልጣን ፡ ጅምቶ ፡ ዘበኞችና ፡ የዘበኞች ፡ አለቆቻችን ፡ በማይ  
ገባና ፡ በደንብ ፡ ከተፈቀደላቸው ፡ ተላልፈው ፡ ከሰው ፡ ቤት ፡ ጉበ  
ተው ፡ የማይገባና ፡ የማጉላላት ፡ ሥራ ፡ የሠሩ ፡ አንደኛው ፡ ከከሣ  
ው ፡ በላይ ፡ ከ፳ ፡ ብር ፡ እስከ ፡ ፲ ፡ ብር ፡ መቀጫ ፡ ይከፍላሉ ፡ ከ

ኛ ፡ ቀን ፡ እስከ ፡ ሆነ ፡ ወር ፡ ይታሠራል ፡ ወይም ፡ ከዚህ ፡ በጎደኛው ፡ ቅጣት ፡ ይቀጣል ።

፪፻፳፯ ፡ ማንም ፡ ሰው ፡ ከሰው ፡ ቤት ፡ እትግባብኝ ፡ ሲል ፡ አለፈቃዱ ፡ በኃይል ፡ እምቢ ፡ ብሎ ፡ የገባ ፡ እንደ ሆነ ፡ ከፊት ፡ ብር ፡ እስከ ፡ ፲ ፡ ብር ፡ መቀጫ ፡ ይከፍላል ።

ኛተኛ ፡ ምዕራፍ ።

የገንዘብ ፡ ዕቃ ፡ የፋብሪካ ፡ ቤት ፡ ስም ፡ በመለወጥ ፡

በላይ ፡ ሚሠራ ፡ ወንጀል ።

፪፻፳፱ ፡ ከባለፋብሪካው ፡ የተሰጠ ፡ ሥልጣን ፡ ሳይኖረው ፡ ሳይታደገው ፡ በገንዘብ ፡ ዕቃ ፡ መጠቀሚያ ፡ ማግኘት ፡ ለዋጋውም ፡ ማስታወቂያ ፡ በተጻፈው ፡ እምቦልጥና ፡ ደብዳቤ ላይ ፡ የሌላ ፡ ሰው ፡ ወይም ፡ የሌላ ፡ ማን ፡ ብር ፡ ምልክት ፡ የለው ፡ ወይም ፡ ያስለጠፈ ፡ ከፊት ፡ ወር ፡ እስከ ፡ ስምንት ፡ ታሥሮ ፡ ከጽብር ፡ እስከ ፡ ስምንት ፡ ብር ፡ መቀጫ ፡ ይከፍላል ። ወይም ፡ ከዚህ ፡ በጎደኛው ፡ ቅጣት ፡ ብቻ ፡ ይቀጣል ።

፪፻፳፻ ፡ የአንዱን ፡ የሌላውን ፡ ፋብሪካ ፡ ምልክት ፡ ወይም ፡ የሌላውን ፡ ፋብሪካ ፡ ስም ፡ የለው ፡ ሰው ፡ ከፊት ፡ ወር ፡ እስከ ፡ ስምንት ፡ ታሥሮ ፡ ከጽብር ፡ እስከ ፡ ስምንት ፡ ብር ፡ መቀጫ ፡ ይከፍላል ። ወይም ፡ ከዚህ ፡ በጎደኛው ፡ ብቻ ፡ ይቀጣል ።

፪፻፳፻፲ ፡ የፋብሪካውን ፡ ምልክት ፡ ሳይለውጥ ፡ ገዢዎችን ፡ ለማታለል ፡ አስመስሎ ፡ የሠራ ፡ ከፊት ፡ ወር ፡ እስከ ፡ ስምንት ፡ ታሥሮ ፡ ከጽብር ፡ እስከ ፡ ስምንት ፡ ብር ፡ መቀጫ ፡ ይከፍላል ። ወይም ፡ ከዚህ ፡ በጎደኛው ፡ ብቻ ፡ ይቀጣል ።

፪፻፳፻፲፩ ፡ ሐሰተኛ ፡ የፋብሪካ ፡ ምልክት ፡ ወይም ፡ ሐሰተኛ ፡ የፋብሪካ ፡ ስም ፡ እንዳለበት ፡ እያወቀ ፡ ማናቸውንም ፡ የገንዘብ ፡ ዕቃ ፡ የሚያመጣና ፡ የሚሸጥ ፡ ወይም ፡ የሚያሸጥ ፡ ከፊት ፡ ወር ፡ እስከ ፡ ስምንት ፡ ታሥሮ ፡ ከፊት ፡ ወር ፡ እስከ ፡ ስምንት ፡ ብር ፡ መቀጫ ፡ ይከፍላል ። ወይም ፡ ከዚህ ፡ በጎደኛው ፡ ብቻ ፡ ይቀጣል ።

፪፻፳፻፲፪ ፡ ማናቸውንም ፡ የኢትዮጵያን ፡ የገንዘብ ፡ ዕቃ ፡ የሚከለክል ፡ ሰው ፡ ከፊት ፡ ወር ፡ እስከ ፡ ስምንት ፡ ታሥሮ ፡ ከጽብር ፡ እስከ ፡ ስምንት ፡ ብር ፡ መቀጫ ፡ ይከፍላል ። ወይም ፡ ከዚህ ፡ በጎደኛው ፡ ቅጣት ፡ ብቻ ፡ ይቀጣል ።

ጳተኛ ፡ ምዕራፍ

ማናቸውንም ፡ ነገር ፡ በእሳት በማቃጠል ፡ ስለሚሠራ ፡ ወንጀል

፱፻፳፯ ፡ የሌላውን ፡ ሰው ፡ ቤት ፡ ወይም ፡ ሰብሉንና ፡ ደኑን ፡ ወይም ፡  
ማናቸውንም ፡ ገንዘቡን ፡ በፈቃዱ ፡ የሚያቃጥል ፡ ሰው ፡ ለባለቤቱ ፡  
ግምቱን ፡ ከፍሎ ፡ ከ፩ ፡ ዓመት ፡ እስከ ፡ ፫ ፡ ዓመት ፡ ይታሰራል ፡  
ነገር ፡ ግን ፡ ሌላውን ፡ ሰው ፡ ለመጉዳት ፡ ሳያስብ ፡ የራሱን ፡ ሣሩን ፡  
ገለባውን ፡ ሲያቃጥል ፡ እሳቱ ፡ በድንገት ፡ ተላልፎ ፡ የሌላ ፡ ሰው ፡  
ገንዘብ ፡ ያቃጠለበት ፡ እንደሆነ ፡ ነገሩ ፡ ተመርምሮ ፡ ግምቱን ፡ ብቻ ፡  
ይከፍላል ፡ እንጂ ፡ መታሰር ፡ የለበትም ፡ ፍትሐ ፡ ነገዳ ፡ እንቀጽ ፡  
፳፩ ፡ ገጽ ።

፱፻፳፰ ፡ ማናቸውንም ፡ ዓዲነት ፡ የሚተኩስና ፡ የሚፈነዳ ፡ ነገር ፡ የሚተ  
ኩስና ፡ የሚያፈነዳ ፡ ሲተኩስና ፡ ሲያፈነዳ ፡ በሌላ ፡ ሰው ፡ ገንዘብ ፡  
ላይ ፡ ጉዳት ፡ ያመጣበት ፡ እንደሆነ ፡ የተኩስበትና ፡ ያፈነዳበት ፡  
ነገሩ ፡ እየተመረመረ ፡ ለባለገንዘቡ ፡ ግምቱን ፡ ከፍሎ ፡ ከ፯ ፡ ወር ፡  
እስከ ፡ ፩ ፡ ዓመት ፡ ይታሰራል ።

፱፻፳፱ ፡ ከዚህ ፡ በላይ ፡ የተጻፉትን ፡ ወንጀሎች ፡ ያቃጠላቸው ፡ ለቃዎች ፡  
ዋጋ ፡ የማያወጡ ፡ እንደሆነ ፡ ሌላም ፡ አይጋ ፡ ያላደረገ ፡ እንደሆነ ፡  
በመተኩሱና ፡ በማፈንዳቱ ፡ ብቻ ፡ ከንድ ፡ ወር ፡ እስከ ፡ ፯ ፡ ወር ፡  
ታሰሮ ፡ ይቀጣል ።

ARTICLE 1

The purpose of this network is to provide a platform for the exchange of information and ideas among legal scholars, practitioners, and students of criminal law. The network will focus on the study and analysis of criminal law and its application in various jurisdictions. It will also provide a forum for the discussion of current issues and trends in criminal law. The network will be open to all who are interested in the study of criminal law and who wish to contribute to the advancement of the field. The network will be managed by a steering committee and will be supported by a secretariat. The network will be funded by the contributions of its members and by other sources. The network will be a non-profit organization and will be governed by its members. The network will be a permanent institution and will continue to exist for the benefit of the criminal law community. The network will be a valuable resource for the study and practice of criminal law and will contribute to the development of the field. The network will be a platform for the exchange of information and ideas among legal scholars, practitioners, and students of criminal law. The network will focus on the study and analysis of criminal law and its application in various jurisdictions. It will also provide a forum for the discussion of current issues and trends in criminal law. The network will be open to all who are interested in the study of criminal law and who wish to contribute to the advancement of the field. The network will be managed by a steering committee and will be supported by a secretariat. The network will be funded by the contributions of its members and by other sources. The network will be a non-profit organization and will be governed by its members. The network will be a permanent institution and will continue to exist for the benefit of the criminal law community. The network will be a valuable resource for the study and practice of criminal law and will contribute to the development of the field.



የወንጀለኞች ጠቅላይ ጸሐፊ ሲሆን ።

ጽሑፍ ለገባቸው ።


የትንንሽ ጸሐፊ ጽሑፍ ጽሑፍ ጽሑፍ ።

መጀመሪያ ጸሐፊ ።

ለሕዝብ ጠቅላላ ጸሐፊ ጸሐፊ ጸሐፊ ።  
የቀመውን ጸሐፊ ጸሐፊ ጸሐፊ ጸሐፊ ።  
ወንጀል ።

ሁለተኛ ጸሐፊ ።

የሕዝብ ጸሐፊ ጸሐፊ ጸሐፊ ጸሐፊ ።  
ጸሐፊ ጸሐፊ ጸሐፊ ጸሐፊ ጸሐፊ ።  
የቀመውን ጸሐፊ ጸሐፊ ጸሐፊ ።



ሰለ : ደንብ : ተላላፊ : ቅጣት ።

መጀመሪያ : ምዕራፍ ።

ለሕዝብ : መመላለሻ : ለደንብ : መንገዶች : የቆመ  
ውን : ደንብ : በመተላለፍ : ሰለ : ማህረ : ወንጀል ።

ፀደቀው ለሕዝብ : ያለች ግርፍ : ያለአደጋ : ያልሰጋት ምን : እንዲተላለፍ በቸው  
በተሠሩት : መንገዶች : ላይ : በለመንኩራዥር : ጋሪዎችና : አቶሞ  
ቢሎችን : አያቆሙ : የሚያስቸግሩ : ሰዎች : ከጅ : ብር : እስኪ : ስ  
ብር : መቀጫ : ይከፍላሉ ። ፍትሕ : ነገሥት : ግሪ : እንቀጽ : ይህንኛ ።

ፀደቀ : ለሕዝብ : መመላለሻ : በተወሰነው : ቦታ : ላይ : ቤት : የሚሠሩ : አጥር  
የሚያገርግሩት : የሚገደቡ : እነዚህንም : የመሰሉ : ሌላ : ሥራዎች :  
በመንገድ : ላይ : የሚሠሩ : ከጅ : ብር : እስኪ : ስ : ብር : መቀጫ : ይከፍላሉ ።

ፀደቀ ስለሕዝብ : መተላለፊያ : መንገዶች : ላይ : ተበርተው : ለሕዝብ  
መንገዶች : የሚያላዩ : መብራቶችን : የሚያጠፉ : ሰዎች : ከጅ : ብር :  
እስኪ : ስ : ብር : መቀጫ : ይከፍላሉ ።

ፀደቀ : ጊዜው : ከመሸፍን : ከሠለመ : በኋላ : እንደ : ሚገባ : መብራት : የሌ  
ላቸውን : በለመንኩራዥር : ጋሪዎችና : አቶሞ ቢሎችን : በሕዝብ  
መንገድ : ላይ : የሚገዱ : ወይም : የሚያቆሙ : ሰዎች : ከጅ : ብር :  
እስኪ : ስ : ብር : መቀጫ : ይከፍላሉ ።

ፀደቀ ስለመሥራት : በሚገባ : ፈቃድ : ተቀብለው : በሕዝብ : መመላለሻ  
መንገድ : ላይ : መራት : የሚቋቋሩና : ድንጋይ : የሚፈልጉ : ወይም :  
በመንገድ : ላይ : ዕቃ : የሚያስቀምጡ : ከመሸፍን : ከሠለመ : በኋላ  
የሚያላዩ : የብርሃን : ምልክት : ሰያይርት : የሚቀሩ : ሰዎች : ከጅ :  
ብር : እስኪ : ስ : ብር : መቀጫ : ይከፍላሉ ።

ፀደቀ ስለሕዝብ : መመላለሻ : መንገድ : ላይ : የቀንድ : ከብቶችን : የሚ  
ያርዱ : ወይም : የሞተ : ማናቸውንም : ጥንብ : የሚጥሉ : ከጅ : ብ  
ር : እስኪ : ስ : ብር : መቀጫ : ይከፍላሉ ። ፍትሕ : ነገሥት : ግሪ  
እንቀጽ : ይህንኛ : ገጽ ።

ፀደቀ ስለሕዝብ : መመላለሻ : መንገድ : ላይ : ከታዘዘው : ሕግ : ወጥተው  
ለሌቸኩለውና : ፈጥነው : በለመንኩራዥር : ጋሪዎችና : አቶሞ ቢ  
ሎችን : የሚገዱ : ወይም : በፈረስ : የሚጋልቡ : ሰዎች : ከጅ : ብር :  
እስኪ : ስ : ብር : መቀጫ : ይከፍላሉ ።

ፀደቅ፡ ፈቃድ ላይ ቀበሉ ፣ የሕዝብን ፣ መንገድ ፣ የሚቆፍሩና ፣ የሚያጠፉ ፣ ሰዎች ፣ ከጅብር ፣ እስከ ፣ ስር ፣ መቀጫ ፣ ይከፍላሉ ። ፍትሕ ፣ ነገ ፣ ስጊ ፣ አን ፣ ይፃጸፁ ፣ 1 ።

ፀደቅ፡ በሕዝብ መንገድ ፣ ላይ ፣ ለበለ፣ መንኮራኩርና ፣ አቶሞቢሎች ፣ የቆመውን ፣ ደንብ ተላላፊው ፣ በፍጥነት ፣ መንኮራኩርና ፣ አቶሞቢሎችን የሚያጠፉ ፣ ሰዎች ፣ ከጅብር ፣ እስከ ፣ ስር ፣ መቀጫ ፣ ይከፍላሉ ። በዚህም ፣ በማጋጨት ፣ የተነሣ ፣ የሰው ፣ አካል ፣ የጉደል ፣ እንደሆነ ፣ የአካል ፣ ጉዳይ ፣ ከግሰድ ፣ የሞተ ፣ እንደሆነ ፣ የነፍስ ፣ ሞት ፣ ይከፍላሉ ። ፅቃም ፣ ለሰበር ፣ ግምት ፣ ይከፍላሉ ። ነገር ፣ ግን ፣ ጥሩ ምብ ፣ ሰይገሩ ፣ ስለ ፣ አቶሞቢሎች ፣ ነጂዎች ፣ የወጣውን ፣ ደንብ ፣ ሳይጠበቅ ፣ እየነዳ ፣ ሰው ፣ የጉደል ፣ እንደሆነ ፣ ከሚቹ ፣ ጋራ ፣ የቁድ ፣ ቁምና ፣ በቀል ፣ እንዳለው ፣ ነገሩ ፣ ከተመረመረና ፣ ከተመለከረ ፣ በኋላ ፣ የሞት ፣ ፍርድ ፣ ይፈረድበታል ።

የተኛ ፣ ምዕራፍ ።

የሕዝብን ፣ ጸጥታና ፣ የሕዝብን ፣ መልካም ፣ ኑሮ ፣ ለመጠበቅ ፣ የቆመውን ፣ ደንብ ፣ በመተላለፍ ፣ ከለ ፣ ሚሠራ ፣ ወንጀል ።

ፀደቅ፡ ሕዝብ ፣ በሚሠሩበት ፣ መንገድ ፣ ወይም ፣ ሕዝብ ፣ በሚሰበሰብበት ፣ ስፍራ ፣ በማይገባ ፣ ጠመንጃ ፣ የተኩስ ፣ ወይም ፣ ጥይት ፣ አጉርሶ ፣ የተገኘ ፣ ጠመንጃውን ፣ ተወርሶ ፣ ከጅብር ፣ እስከ ፣ ስር ፣ መቀጫ ፣ ይከፍላል ። ፍትሕ ፣ ነገ ።

ፀደቅ፡ ሕግ ፣ ተላላፊው ፣ በከተማና ፣ በመንደር ፣ በገበያና ፣ በሕዝብ ፣ መመላለሻ ፣ መንገድ ፣ ላይ ፣ እንደ ፣ ባሩድ ፣ የሚፈነዳ ነገር ፣ ተኩሰው ፣ ሰውን ፣ የሚያስደነግጡ ፣ ከጅብር ፣ እስከ ፣ ስር ፣ መቀጫ ፣ ይከፍላሉ ።

ፀደቅ፡ ለጉድፍ ፣ ለጥራጊ ፣ የተሠሩትን ፣ ሰዎች ፣ በምባዎችና ፣ ወይም ፣ ለውኃ ፣ መውረጃ ፣ የተሠሩትን ፣ እነዚህን ፣ የመሰሉትን ፣ የደፈነና ፣ ያበላሸ ፣ ከጅብር ፣ እስከ ፣ ስር ፣ መቀጫ ፣ ይከፍላል ።

ፀደቅ፡ በሰው ፣ ላይ ፣ አደጋ ፣ የሚያመጡ ፣ አራዊቶችንና ፣ እንስሶችን ፣ ለመጠበቅ ፣ ግደታ ፣ ያለባቸው ፣ ሰዎች ፣ ሳይጠበቁ ፣ የለቀቁቸው ፣ እንደሆነ ፣ ከጅብር ፣ እስከ ፣ ስር ፣ መቀጫ ፣ ይከፍላሉ ። ስር ፣ መቀጫ ፣ ይከፍላሉ ፣ የተለቀቀት ፣ እራዊቶችና ፣ እንስሶች ፣ በሰው ፣ ላይ ፣ አደጋ ፣ እምጥተው ፣ አካል ፣ ያጉደሉ ፣ እንደሆነ ፣ እንደ ፣ ደንብ ፣ የነፍስ ፣ ሞት ፣ ይከፍላሉ ። ፍትሕ ነገ ፣ አንቀጽ ፣ 178 ።

